

ሒሰኑል - መሰሊም

(የመሰሊም ምሽግ)

ሰዓድ ኢብን ግሊ ኢብን ወህቶ

ጥንት

ሰዓድ ኢብን ግሊ ኢብን ወህቶ

አል-ተሕግኒ

ተርጓሚና ስላታሚ

ሒሳል ሊሚትድ

አዲስ አበባ ኢትዮጵያ

እንደገና የመረመረው :

ዐብደላህ ሽድር

ኢግም ዩኒቨርሲቲ (ፒ.ኤች.ዲ) ሪያድ

هذا الكتاب باللغة الأمهرية

حصن المسلم

من أذكار الكتاب والسنة

تأليف الفقير إلى الله تعالى

سعيد بن علي بن وهف القحطاني

مراجعة : عبدالله خضر بن أحمد

دار الخير للكتب الإسلامية المترجمة جدة: ٦٨٧٠٦٧٩

DAR AL-KHAIR - JEDDAH: 6870679

ሒሳብ - ሙሰሊም
(የሙሰሊሞች ምሽግ)

የአግርኛው ትርጉም መብት በህግ የተጠበቀ
ነው። አላትም በነፃ ለማከፋፈል በጽሑፍ
ፍቃድ የሚያገኙ ሊቀሩ።

All rights reserved

حَضْرَةُ الْمَسْلُوبِ

من أذكار الكتاب والسنة

ሒሰኑል - መስሊም
(የመስሊሞች ምሽግ)

ስዝካር ከቱርክንና ሐዲስ

ጥንትር

ሰዲድ ኢብን ግሊ ኢብን ወህፍ
አል-ቀሕጣኒ

ተርጓሚና ስላታሚ

ሒላል ሊሚትድ
አዲስ አበባ ኢትዮጵያ

እንደገና የመረመረው :
ዐብደላህ ሽድር
ኢማም ዩኒቨርሲቲ (ፒ.ኤፍ.ዲ) ሪያድ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ግዑጺ

<u>ርዕስ</u>	<u>ገጽ</u>
መቅደም.....	15
መግቢያ.....	17
የዚክር ትሩፋቶች.....	19
1. ከእንቅልፍ ሲነቁ የሚሏቸው ዚክሮች...28	28
2. ልብስዎን ሲለብሱ የሚሉት ዱዳ.....36	36
3. አዲስ ልብስ ሲለብሱ የሚሉት ዱዳ.....37	37
4. አዲስ ልብስ ለለበስ ሰው የሚሉት ዱዳ..38	38
5. ልብስዎን ሲያወልቁ የሚሉት ዱዳ.....39	39
6. ወደ ሽንት ቤት ሲገቡ... ..39	39
7. ከሽንት ቤት ሲወጡ የሚሉት.....40	40
8. ከውዳእ በፊት የሚገለጹ ዚክሮች.....40	40
9. ውዳእ ካጠናቀቁ በኋላ	40
10. ከቤት ሲወጡ	42
11. ወደ ቤት ሲገቡ	43
12. ወደ መስጊድ ሲጓዙ.....	43
13. ወደ መስጊድ ሲገቡ	46
14. ከመስጊድ ሲወጡ.....	48
15. የአዛን ዚክሮች.....	48
16. የሶላት መግቢያ ዱዳ.....	51
17. ሩኩዕ ላይ የሚደረግ ዱዳ.....	62
18. ከሩኩዕ ሲነሱ.....	64
19. ሱጁድ ላይ የሚደረግ ዱዳ.....	66

20.	በሱጁድ መካከል የሚደረግ ዱ.....	70
21.	በሱጁድ ቲላዎሀ ወቅት የሚደረግ ዱዳ..	70
22.	ተሸሁድ	72
23.	ከተሸሁድ በኋላ ሶለዎት ማለት.....	73
24.	ከመጨረሻው ተሸሁድ በኋላ ሶላት ከመጠናቀቁ በፊት የሚደረግ ዱዳ.....	75
25.	ሶላት ከተጠናቀቀ በኋላ የሚባል ዚክር..	86
26.	የ"ሶላተል ኢስቲኻራ" (የምርጫ ሶላት ዱዳ).....	95
27.	የጧትና የማታ ዚክሮች.....	98
28.	ከመኝታ በፊት የሚባሉ ዚክሮች.....	118
29.	ሌሊት ነቅተው የመኝታ አቅጣጫዎን ሲቀይሩ የሚሉት ዱዳ.....	132
30.	ሌሊት በድንገት(በድንጋጤ) ሲባንኑ ወይም ብቸኝነት ሲሰማዎ የሚሉት ዱዳ.....	133
31.	ሕልምና ቅብሻር ሲመለከቱ የሚሉት ዱዳ	134
32.	የዊትር ቁኑት ዱዳ	134
33.	ዊትርን ካጠናቀቁ በኋላ የሚባል ዚክር	138
34.	በትካዜና በሐዘን ወቅት የሚባል ዱዳ	138
35.	የጭንቅ ጊዜ ዱዳ	141
36.	ከጠላት ወይም(ከጨካኝ) ባለሥልጣን ጋር ሲገናኙ የሚሉት ዱዳ.....	143
37.	የባለሥልጣናትን ግፍ የፈራ ሰው	

	የሚያደርገው ዱዓ	144
38.	በጠላት ላይ ዱዓ ማድረግ.....	147
39.	ሰዎችን የፈራ ሰው የሚለው ዱዓ.....	148
40.	እምነቱ ላይ ጥርጣሬ ያደረገበት ሰው የሚያደርገው ዱዓ.....	148
41.	ዕዳ ያለበት ሰው የሚያደርገው ዱዓ...149	
42.	ሶላት ውስጥ ወይም ቁርእን ሲያነብ የሸይጧን ጉትጉታ ያጋጠመው ሰው ሚለት ያለበት ዱዓ.....	150
43.	አንዳች አሰቸጋሪ ነገር የገጠመው ሰው	151
44.	ወንጀል የፈፀመ ሰው ማድረግ ያለበት.....	151
45.	ሸይጧንን ለማባረርና ጉትጉታውን ለመቋቋም የሚደረግ ዱዓ.....	152
46.	የማይፈልጉት ወይም ከአቅምዎ በላይ የሆነ ነገር ሲከሰት የሚለት ዱዓ.....	152
47.	ልጅ ለወለደ ሰው ብሥራትና ምላሽ...153	
48.	ለህፃናት የሚደረግ ዱዓ	154
49.	በሽተኛን በማጠይቁበት ወቅት የሚለት ዱዓ.....	155
50.	በሽተኛን የመጠየቅ ትሩፋት.....	155
51.	ለመዳን ተስፋ የሌለው በሽተኛ የሚያደርገው ዱዓ	156
52.	ጣአረሞት ላይ ያለን ሰው መምራት...158	
53.	ችግር የገጠመው ሰው የሚለው	

	ዱዳ	158
54.	የሞተን ሰው ዓይን ሲከድኑ የሚሉት ዱዳ	159
55.	ሰላተል ጀናዛ ላይ ለሚች የሚደረግ ዱዳ	160
56.	ለአቅመ አዳም ላልደረሱ ሀፃናት የሚደረግ የሰላተል ጀናዛ ዱዳ.....	165
57.	የሐዘን መግለጫ ዱዳ	167
58.	ሚችን ቀብር ውስጥ ሲያስገቡ የሚሉት ዱዳ	168
59.	ሚች ከተቀበረ በኋላ የሚባል ዱዳ....	169
60.	በቀብር ጉብኝት ወቅት የሚባል ዱዳ..	169
61.	ነፋስ ሲነፍስ የሚደረግ ዱዳ.....	176
62.	በጉርምርምታ ወቅት የሚደረግ ዱዳ...	171
63.	ዝናብ በሚጠፋበት ወቅት የሚባል ዱዳ.....	172
64.	ዝናብ በሚዘንብበት ወቅት የሚደረግ ዱዳ	174
65.	ዝናብ ከዘነበ በኋላ የሚባል ዚክር.....	174
66.	ዝናብ ሲበዛ የሚደረግ ዱዳ	174
67.	ጨረቃን ሲያዩ የሚሉት ዱዳ.....	175
68.	ጸመኛ ሲያፈጥር የሚለው ዱዳ.....	176
69.	ከምግብ በፊት የሚባል ዱዳ.....	177
70.	ምግብ ሲያጠናቅቁ የሚባል ዱዳ.....	178
71.	እንግዳ ለጋበዥ የሚያደርገው ዱዳ.....	179

72.	ውሃ ሲጠጣው ሰው ወይም ውሃ ሲከፈሉ የሚያሰሙት ዱዳ.....	180
73.	ጸመኛ ከሌላ ሰው ቤት ሲያፈጥር የሚያሰማው ዱዳ	180
74.	ጸመኛ ምግብ ቀርቦለት ካፈጠረ የሚያደርገው ዱዳ	181
75.	እንደ ጸመኛ በሚሰደገበት ወቅት ማለት ያለበት	181
76.	የፍራፍሬ እሽት በሚመለከቱበት ወቅት የሚያሰሙት ዱዳ.....	182
77.	ያንጠሰ ሰው የሚለው ዱዳ.....	182
78.	እንደ ካፈር አላህን ካመሰገነ የሚሰጠው ምላሽ	183
79.	ላገባ ሰው የሚደረግ ዱዳ	184
80.	ያገባ ወይም እንስሳት የገዛ ሰው የሚያደርገው ዱዳ	184
81.	ከወሲባዊ ተራክቦ በፊት የሚደረግ ዱዳ.....	185
82.	በቁጣ ወቅት የሚደረግ ዱዳ.....	186
83.	የተሞከረ(ወንጀል ላይ የወደቀ) ሰው በሚያዩበት ወቅት የሚሉት ዱዳ	186
84.	ሰብሰባ(መጽሊሰ) ላይ የሚባል ዱዳ....	187
85.	ከሰብሰባ ሲነሱ የሚሉት ዜክር.....	187
86.	"አላህ ምህረቱን ይለግስህ" ላልዎት ሰው የሚሰጡት ምላሽ.....	188
87.	መልካም ውለታ ለዋለልዎት የሚሉት	

ዱዓ	188
88. አላህ ከደጃል የሚጠብቅባቸው ዚክሮች	189
89. "አላህ ብዬ አወድሀለሁ" ላልዎት የሚያደርጉት ዱዓ	189
90. ገንዘብ ለሌላው ሰው የሚያደርጉት ዱዓ.....	190
91. የተበደረ ሰው ገንዘብ ሲመልስ አበዳሪው የሚያደርግለት ዱዓ.....	190
92. ሽርክ ሲያሰጋዎ የሚሉት ዱዓ.....	191
93. "አላህ ረድዔቱን ይለግስህ" ላልዎ ሰው የሚያደርጉት ዱዓ.....	191
94. በገድ ያለማመንን ለማመልከት የሚባል ዚክር	192
95. መጓጓዣ ላይ ሲወጡ የሚሉት ዱዓ.	192
96. ለጉዞ ሲወጡ የሚያደርጉት ዱዓ.....	194
97. ወደ አንድ ሰፈር ወይም ከተማ ሲገቡ የሚያደርጉት ዱዓ	196
98. ወደ አንድ የገበያ ቦታ ሲገቡ የሚሉት ዱዓ	198
99. መጓጓዣው ሲደከም የሚያደርጉት ዱዓ.....	199
100. መንገደኛ ለቤተሰቦቹ ወይም ለሚኖርበት አገር ሰዎች የሚያደርገው ዱዓ	199
101. መንገደኛ ያልሆነ(ሙቲም) ለመንገደኛ (ሙሳፈር) የሚያደርገው ዱዓ.....	200

102.በጉዞ ላይ "ተሰቢህ" እና "ተክቢር"	
ግድረግ	201
103.አንድ ሰው ጧት ለጉዞ ሲወጣ የሚለው	
ዱዓ	201
104.በጉዞ መካከል ለአረፍት ቆይታ	
በሚያደርጉበት ቦታ የሚሉት.....	202
105.ከጉዞ ሲመለሱ የሚሉት	202
106.የሚያስደስተው ወይም የሚጠጠው ነገር	
የገጠመው ሰው የሚለው ዱዓ.....	204
107.በነቢዩ(ሲ.ወ) ላይ ለምታ የማውረድ	
ትሩፋት	205
108.ለምታን ማብዛት	206
109.ካፈር ለምታ በሚያቀርብበት ወቅት	
የሚሰጡት ምላሽ.....	207
110.አውራ ዶር ሲጮህና አህይ ሲያናፋ	
የሚያደርጉት ዱዓዎች	207
111.ወሾች በሌሊት በሚጮሁበት ወቅት	
የሚደረግ ዱዓ	207
112.ለሰደቡት ሰው የሚያደርጉት ዱዓ.....	208
113.ሙስሊሞች ሙስሊምን በሚያወድሱበት	
ወቅት የሚሉት	208
114.አንድ ሙስሊም ሲወደስ ማለት	
ያለበት	209
115.ከሐጅ ወይም ዑምራህ ሥርዓት ውስጥ	
ያለ ሰው የሚያሰማው ዚካር	
/ተልቢያህ/	210

116. "ሩክነል አሰውድ" ሲደርሱ የሚሉት ዚክር	210
117. ስ"ሩክነል የማይ" እና በ"ሐደረል አሰውድ" መካከል የሚባል.....	211
118. ለፋና መርዋህ ላይ ሲቆሙ የሚያደርጉት ዱዓ.....	211
119. በዐረፋ ቀን የሚደረግ ዱዓ.....	213
120. የ"መሽዐረል ሐራም" ዕለት የሚባል ዚክር.....	214
121. በጭንጫ ውርወራ ሥርዓት ወቅት "ተክቢራ" ማድረግ	214
122. አንድ የሚያስደንቅ ወይም የሚያስደስት ነገር ሲገጥም የሚሉት.....	215
123. አስደሳች ቤና የሰማ ሰው የሚለው....	216
124. አስካሉ ላይ ሀመም የተሰማው ሰው የሚለው ዱዓ.....	216
125. በዓይነ ጉዳት እንዳይደርስ የሰጋ ሰው የሚለው ዱዓ.....	217
126. በድንጋጤ ወቅት የሚባል ዚክር.....	217
127. እንሰላትን በሚያርዱበት ወቅት ማለት ያለብዎ.....	218
128. የሸይጧንን ተንኮል ለመመከት የሚደረግ ዱዓ	218
129. አላህን ምህረት መማፀን (አስቲግፋር) እና በፀፀት ወደርሱ መመለስ (ተውባህ) ...	220
130. የ"ተሰቢህ"፣ "ተሕሚድ"፣ እና "ተክቢር"	

ትሩፋቶች	222
131.የአዲስ(ሲ.ዓ.ወ) የተሰጠህ አደራረግ በልት	228
132.አጠቃላይ የሆነ ሥርዓት	229

በአላህ ስም፣ እጅግ በጣም ሩህሩህ
በጣም አዛኝ በሆነው።

ጠቅላይ

የሰው ልጅ ቀልቡ ይቆሻሻል፤ ይዝ
ጋል፤ አለመረጋጋት ይገጥመዋል፤ ስክነት
ይጉድለዋል አላህ(ሱ.ወ) ከእንዲህ ዓይነቱ
በሽታ የምንፈውስበትን ስልት መርቶናል።
«ዚክር»/አላህን ማውሳትና ማወደስ/ መረ
ጋጋት ለመጉናፀፍና ቀልብን ከቆሻሻ
ለማጽዳት ከፍተኛ ጠቀሜታ እንዳለው
ነግሮናል። እናም «ዚክር» የቀልብ ዝገትን
ያስወግዳል፤ ስሜትን ያድሳል፤ ስክነትን
ይለግሳል። ለሙስሊሞች እጅግ ጠቃሚ
መሣሪያ ነው። «ዚክር» ካለው ጠቀሜታ
አንጻር የሐገራችን ሙስሊም ሀብረተሰብ
በሚገባው ቋንቋ የተዘጋጀ የ«ዚክር»
መጽሐፍ እንደሚያስፈልገው አመንበት።
እናም «ሒስኑል ሙስሊም» በሚል ርዕስ
በ «ሰዲድ ኢብን ዓሊ ኢብን ወህቶ አሳ-

ቀሀጧጊ» ከቁርጻንና ከሐዲስ ተወጣጥቶ
 የተዘጋጀውን የ«ዚክር» መጽሐፍ ወደ
 አመርኛ መልሰናል። ትርጉምን በተመ
 ለከተ የተጠቀምነው የአተረጓጉም ስልተ
 የቃልበቃል ትርጉም ቢሆንም አንዳንድ
 የአተረጓጉም ስልት መልዕክታቸውን
 በትክክል አይገልፁም ካልናቸው ስፍራ
 ዎች ላይ ደግሞ የነፃ ትርጉምን ሥርዓት
 ተከትለናል። ኢሰጣምንና መሰሊምን
 ለማገልገል ካለን ቅን ፍላጎት አንፃር
 ይህን ከባድ ሃላፊነት ወስደናል። ሥራችን
 ከገድፈት የፀዳ ነው የሚል እምነት
 የለንም ስህተቶች ፈፀመን ሊሆን ይችላ
 ል። እናም ስህተታችንን ይጠቁሙን ዘንድ
 በአላህ ስም አንባብያንን እንማፀናለን።
 ወደፊት የምናቀርባቸውን ሥራዎች
 በተሻለ ጥራት ለመሥራት ይረዳናልና።

አላህ ምስጋና ይገባው ለዓለማት
 ጌታ። በነቢዩ(ሰ.ዐ.ወ)፣ በቤተሰቦቻቸውና
 በባልደረቦቻቸው፣ እነዲሁም ፈለጋቸውን
 በተከተሉ ሁሉ ላይ የአላህ እዝነትና ሰላም
 ይሰፈን።

ሒላዕ ሲሚትድ

መግቢያ

ምስጋና የሚገባው ለእላህ ነው።
እናመሰግናለን። እርዳታውን እንጠይቃለን። ምህረቱን እንማጸናለን። ነፍሳችን ከምታመጣብን ተንኮልና ከምግባረ ብልሹነት በርሱ እንጠበቃለን። እላህ ያቀናውን የሚያጠመው እርሱ ያጠመመውን ደግሞ የሚያቀናው የለም። ከእላህ ውጭ ሌላ አምላክ እንደሌለ እመስክራለሁ። አንድ ነው። አጋር የለውም። ሙሐመድ ባሪያውና መልዕክተኛው መሆናቸውንም እናዘዛለሁ። በርሳቸውና በቤተ ሰባቸው፣ እንዲሁም በባልደረቦቻቸው እና እስከ ዕለተ ቲያማ ድረስ ፈለጋቸውን በተከተሉ ሁሉ ላይ የእላህ እዝነት፣ በረከትና ሰላም ይስፈን።

ይህችን አነስተኛ መፅሐፍ ያዘጋጀች ጸጋት «አዝዚክሩ ወዳዳእ ወል ዲላጀ ቢሩቃ ሚነል ኪታቢ ወሱና» ከተሰኘው መፅሐፍ ውስጥ የ«ዚክር» (መወደስ) ክፍሉን ብቻ በመውሰድ ነው። መንገደኞች በቀላሉ ይዘውት መንዝ እንዲችሉ ያመች ዘንድ እጥር ምጥን ብላ ተዘጋጅታለች።

ያሰፈርኳቸውን ሐዲሶች ፍሬ
 ሐሳቦችና እንደ ወይም ሁለት ዘጋቢዎ
 ቻቸውን ብቻ በመግለፅ ተወስኛለሁ።
 የሐዲሶቹን የመልዕክት ሰንሰለት ወይም
 ተጨማሪ ዘገባዎችን ማዎቅ የሚሹ
 አሪጅናል መፅሐፉን እንዲመለከቱ ይጋ
 በዛሉ። ሥራዬን ክርሱ ዘንድ ተቀባይነት
 ያለው ተጠቃሚው እያለሁም ሆነ ከሞት
 በኋላ ጠቃሚዬ፣ እንባብያንን፣ ያሳተ
 ሙና ያተሙ ክፍሎችንም የሚጠቅም
 ያደርግልኝ ዘንድ አላህን በመልካም
 ስሞቹና ባህሪያቶቹ እማፀነዋለሁ። ይህን
 ማድረግ የማይላነው አምላክ ነውና።
 በነቢዩ መሐመድ፣ በቤተሰቦቻቸውና በባል
 ደረቦቻቸው፣ እንዲሁም እስከ ዕለተ
 ቂያማ ድረስ ፈለጋቸውን በተከተሉ ሁሉ
 ላይ የአላህ እዝነትና ሰላም ይሰፈን።

ደራሲው

ወርሃ-ሰፈር 1409 ዓ.ም. ጢጅረያ

ከቁርአን:-

﴿ فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ﴾

﴿ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾

«አስታውሱኝ፤ አስታውሳችኋለሁና። ለኔም አመስግኑ። አትክፉኝም።» (አል-በቀራህ +152)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا

كَثِيرًا ﴾

«አናንተ ያመናችሁ ሆይ! አላህን ብዙ ማውሳትን አውሱት።» (አል-አካዛብ +41)

﴿ وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا

﴿ وَالذَّكِرَاتِ ۚ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً

﴿ وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾

«አላህን በብዙ አውሺዎች ወንዶችና አውሺዎች ሴቶችም አላህ ለነርሱ ምህረትንና ታላቅ ምንዳን እዘጋጅቶላቸዋል።» (አል-አሕዛብ +35)

﴿وَأَذْكُر رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ﴾

«ጌታህንም በምስጢር ተዋድቀህና ፈርተህ ከጩኸት በታችም በኸነ ቃል + በጧትም በማታም አውሳው። ከዘንጊ ዎቹም አትሁን።» (አል-አዕራፍ +205)

ከሐዲስ:-

وَقَالَ ﷺ : «مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ»

«አላህን የሚያወሳ በህያው + የማያወሳ ደግሞ በሙት ይመስላሉ።» (ቡኸሪ ሙስሊም)

ነብዩ (ሶ.ዐ.ወ) :-

«أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا
عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ،
وَخَيْرَ لَكُمْ مِنْ إِنْثَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ،
وَخَيْرَ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا
أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟»
قَالُوا بَلَى. قَالَ: «ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى»

«ከሥራችሁ ሁሉ በላይ የሆነ
ወርቅና ብር ከምትለግሱ የተሻለ ምንዳ
የሚያስገኝላችሁና ከጠላት ጋር ተገናኝታ
ችሁ አንገታችሁን ከመሞሻለቅ የበለጠ
ሥራ ልጠቁማችሁን?» በማለት ጠየቁ።
«አዎ» አሏቸው።

«አላህን ማውሳት» በማለት
መለሱ። (ቴርሙዝይና ኢብን ማጀህ)

وَقَالَ ﷺ : « يَقُولُ

اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي ،
وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي ، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي
نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي ، وَإِنْ ذَكَرَنِي
فِي مَلَأْ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأْ خَيْرٍ مِنْهُمْ ، وَإِنْ
تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا ،
وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا ،
وَإِنْ أَتَانِي بِمَشِي أْتَيْتُهُ هَرَوَلَةً »

«አላህ እንዲህ ብሏል፡- እኔ ባሪያዬ በጠበቀኝ ሁኔታ እገኛለሁ። ሲያስታውስኝ ከርሱ ጋር ነኝ። በቻውን ሆኖ ካወላኝ በቻዬን ሆኜ አወላዋለሁ። ከሌሎች ጋር ሆኖ ካወላኝ ደግሞ እኔም ከሌሎች ጋር ሆኜ አወላዋለሁ፤ አንድ ስንዝር ወደኔ ሲቀርብ አንድ ከንድ ወደርሱ እቀርባለሁ። አንድ ከንድ ወደኔ ሲቀርብ አንድ እርምጃ

ወደርሱ እቀርባለሁ። ወደኔ በዝግታ ከተራመደ እኔም ወደ ርሱ በፍጥነት እገሰግሳለሁ።» (ቡኻሪና ሙስሊም)

አብደላህ ኢብን ቡስር እንዳስተላለፉት አንድ ሰው ለነቢዩ (ሶ.ዐ.ወ) ፡-

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ
كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ
قَالَ: «لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ
اللَّهِ»

«የኢስላማዊው ሸሪዓ ድንጋ ጌዎች በርካተውብኛል። ሁልዩም አዘውትራ የምደዛቸውን ነገሮች ያስትምሩኝ» አላቸው። «ምላስህ አላህን ከማውላት አይበዝን» አሉት። (ቴርሙ ዝይና ኢብን ማጀህ)

ነቢዩ (ሶ.ዐ.ወ) እንዲህ ሲሉ ተናግረዋል፡-

وَقَالَ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ

كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ
 أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ: ﴿الْمَرْءُ حَرْفٌ؛
 وَلَكِنْ: أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلَا مٌ حَرْفٌ،
 وَمِيمٌ حَرْفٌ﴾

«ከአላህ ኪታብ አንድ ፊደል
 (ሆሄ) ያነበብ አንድ የመልካም ሥራ
 ምንዳ (ሐሰና) ያገኛል። አንዱ «ሃሰና»
 በአሥር ሊባዛለትም ይችላል። «አሊፍ
 ላም ሚም» አንድ ሆሄ ነው። አልልም።
 «አሊፍ» አንድ ሆሄ ነው። «ላም» አንድ
 ሆሄ ነው። «ሚም» አንድ ሆሄ
 ነው።» (ቴርሙዝይ)

ዑቅበት ኢብን ሳሚር እንዲህ
 ሲሉ አስተላልፈዋል፡-

ሱፍፊህ ውስጥ ነበርን። የአላህ
 መልዕክተኛ እኛ ወዳለንበት በመምጣት፡-

: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ «أَيْكُمْ يُحِبُّ أَنْ

يَغْدُو كُلَّ يَوْمٍ إِلَىٰ بُطْحَانَ أَوْ إِلَىٰ الْعَقِيقِ
 فَيَأْتِي مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِي غَيْرِ إِثْمٍ
 وَلَا قَطِيعَةٍ رَحِمَ؟ «فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ
 نُحِبُّ ذَلِكَ. قَالَ: «أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ
 إِلَىٰ الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمَ، أَوْ يَقْرَأَ آيَتَيْنِ مِنْ
 كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ،
 وَثَلَاثُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ، وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ
 مِنْ أَرْبَعٍ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ»

«ሁልዩም ጧት! ጧት ወደ
 በጉጥሐን ወይም ዐቂቅ በመሄድ ወንጀል
 ሳይፈፀምና ከዘመድ ጋር ሳይቆራረጥ
 ሁለት ሁለት ሴት ገመሱችን ማምጣት
 የሚሻ ከመካከላችሁ ማን ነው?» በማለት
 ጠየቁ። «የአላህ መልዕክተኛ ሆይ! ሁላ
 ችንም ይህንን እንወዳለን።» አልናቸው።
 «እንግዲያውስ ከናንተ አንዳችሁ ወደ

መስጊድ ይሂድና እውቀት ይገብደ ወይም
 ከቁርአን ሁለት አናቅፅ ያን ብብ::ይህ
 ለርሱ ከሁለት ሴት ግመሎች የተሻለ ዋጋ
 አለው:: ሦስት አንቀጾችን ካነበብ
 ከሦስት ሴት ግመሎች ይሻለዋል:: አራት
 አናቅፅ ካነበብ ከአራት ግመሎች
 ይሻለዋል:: ከወንድ ግመሎችም ቢሆን
 ይበልጣል::» አሉ:: (መ-ስጊም)

መልዕክተኛው (ሶ.ዐ.ወ) አንዲህ
 ብለዋል:-

وَقَالَ ﷺ: «مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ
 اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةٌ، وَمَنْ
 اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ
 عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةٌ.»

«አንድ ሰው በሚቀመጥበት
 ወይም በሚጋደምበት ወቅት አላህን
 ካላወሳ ከአላህ ርቋል::» (አቡ-ዳውድ)

وَقَالَ ﷺ: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا

لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَيَّ
 نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً، فَإِنْ شَاءَ
 عَذَّبْتُهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَّرَ لَهُمْ» .

«ሰዎች በሚሰበሰቡበት ወቅት
 አላህን ካላወሱና በነቢያቸው (ሱ.ዐ.ወ)
 ላይም ሰለዋት ካላወረዱ ለክስረት
 ተደርገዋል። (አላህ) ከፈለገ ይቀጣቸዋል።
 ከፈለገም ይምራቸዋል።» (ቴርመ-ዝይ)

وَقَالَ ﷺ: «مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ
 مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا قَامُوا عَنْ
 مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةٌ» .

«ሰዎች ከተቀመጡበት (ሰብሰባ) ሲነሱ
 አላህን ካላወሱ ጥንብ ተመግቦ እንደሂደ
 አህያ ናቸው። ክስረት ገጥሟቸዋል።»
 (አቡ-ዱ-ወድ)

1. ከእንቅልፍ ሲነቁ
የሚሰጡ ዜክርኝ

ገ- « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا
أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ » .

1. «አልሐምዱ ሲላሂልሐዚ አሕያና በዕደ ማአማተና ወሊለይሒንነቸር።»

«ከሞተን (ከእንቅልፍ) በኋላ ህይወትን ለለገሰን አላህ ምስጋናይገባው።» (ቡኻሪና ሙስሊም)

2. የአላህ መልዕክተኛ (ሶ.ዐ.ወ) እንዲህ ብለዋል፡-

ገ- « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ،

رَبِّ اغْفِرْ لِي .

«አዲህ አለገህ ወሕደሁ ላሸረከሁ፤ ለህል ሙልኩ ወለሁል ሐምዶ ወሁዋ ዓላ ኩልሊ ሸይኢን ቀዳር፤ ሱብሐነልህ፤ ወልሐምዶ ሊህ፤ ወላዲህ አለገህ፤ ወልህ አክበር፤ ወላሐውላ ወላ ቁወተ አልላ ቢልላሂል ዓሊዩል ዓዚም፤ ረብሊ ኢግራር ሊ።»

ከእንቅልፉ ባኖ የተነሳ በነቃበት ቅፅበት፡- «ከአላህ ውጭ ሌላ አምላክ የለም። አንድ ነው። ተጋሪ የለውም። ንግስና ለርሱ ብቻ ነው። ምስጋናም ለርሱ ብቻ ነው። እርሱ በሁሉም ነገር ላይ ቻይ ነው። ለአላህ ጥራት ይገባው። ምስጋና ለአላህ ይገባው። ከአላህ ውጭ ሌላ አምላክ የለም። አላህ ታላቅ ነው። ብልሃትም ተጋይልም። ታላቅና ልዑል በሆነው አላህ ቢሆን እንጂ የለም።»
ያለና፡- «አላህ ሆይ! ምህረትህን ለገለግ።»
በማለት አላህን የተማፀነ ወንጀሉ ይማር ለታል።»

ወሊድ እንዳስተላለፈው ደግሞ፡-

«ዱዓ ካደረገ ዱዓው ተቀባይነትን ያገኛል። ከመኝታው በመነሳት ውዱእ

እድርጉ ከሰገደ ለላቱ ተቀባ ይነትን
ታገኛለች» በለዋል። (ቡቲሪና ሌሎችም)

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي،
وَرَدَّ عَلَيَّ رُوحِي، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ»

3. «ለልሎምፉ ሊልገሂልለዚ ዓፋኒ ፈ
ደሎዲ ወረደደ ዓለይዮ ፍሒ ወለዚን ሊ
ቢዚከራሒ።»

«ለላካሌ ጤንነት ለሰገሰኝ ተ ነፍሴን
ለመለሰልኝ፣ እንዳወሳወም ለፈ ቀደልኝ
እላህ ምስጋና ይገባው።» (ቴርሙዝደ)

4 - ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ
لِّأُولِي الْأَلْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا
وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي
خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا
بَطْلًا سُبْحَانَكَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ * رَبَّنَا

إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا
 لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ * رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا
 مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ
 فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا
 سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ * رَبَّنَا وَآءِئِنَّا
 مَا وَعَدْنَا عَلَى رُسُوكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ * فَاسْتَجَابَ لَهُمْ
 رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِنْ
 ذَكَرٍ أَوْ أَنتِي بِبَعْضِكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَأَلْزَمَ
 هَاجِرُوا وَأَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي
 سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقَتِلُوا لَا تُكْفِرَنَّ عَنْهُمْ
 سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا تَدْخُلْنَهُمْ جَنَّتِ بَحْرِي مِنْ

تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ
عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ * لَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُ
الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ * مَتَّعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ
مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيَبْسُ الْمِهَادُ * لَكِنَّ
الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ
عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ * وَإِنَّ
مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا
أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ
لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ * يَتَأَيَّهَا

الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤﴾

4. «ኢን ፊ ኸልቂሰሰማዋቲ ወል አርድ፡
 ወኸተላፊልለይሊ ወንነሐር፡ ለአያቲን
 ሊኡሊል አልባብ ለልለዚን የዝኩናልላሃ
 ቂያመን ወቁዑደን ወዓላ ጁኑሊሂም፡
 ወየተፈከከፍን ፊ ኸልቂሰሰማዋቲ ወል አርዲ
 ረብበና ማኸለቅተ ሐዛ ባጢለን ሱብሐነከ
 ፈቅና ዐዛበንናር፤ ረብበና ኢንነከ መን
 ቱድኺሊንናሪ ፈቀድ አኸዘይተሁ፡ ወማ
 ሊዝሂሊሚን ሚን አንሷር፤ ረብበና
 ኢንናሰሚዕና ሙናዲያን ዩናዲ ሊል ኢማን፡
 እን አማኑ ቢረብቢኩም ፈአመንና፡ ረብበና
 ፈግፊርለና ዙንብና፡ ወከፍፊር ዓንና፡
 ሲይአቲና፡ ወተወፍፊና መዓል አብራር፤
 ረብበና ወአቲና ማ ዋዕድተና ዓላ ፍሱሊከ ወላ
 ቱኸዚና የውመል ቂያማ፡ ኢንነከ ላቱኸሊቱል
 ሚይዐድ፤ ፈስተጃበ ለሁም ረብቡሁም አንኒ
 ላአዲዑ ዓመለ ዓሚሊን ሚንከም ሚን
 ዘከሪን እው ኡንሃ በዕዳኩም ሚን በዕድ፡
 ፊልለዚን ሐጅፍ፡ ወአኸሪጃ ሚን ዲያሪሂም፡
 ወአዙው ፊለቢሊ፡ ወቃተሱው ወቁቲሉ
 ለአከፍፊረንን ዐንሁም ሲይአቲሂም፡ ወለ
 አድኺለንሁም ጆንናቲን ተጅሪ ሚን
 ተሕተሐል አንሐር ሠዋበን ሚን ዒንዲልላህ፡
 ወሂሁ ዒንደሁ ሐብን፡ል መአብ ላየጉርረንነከ

ተቀልሱበል ለዚህ ከፊር ፊል ቢላድ፤ መታዕን
 ቀሊል፤ ሠምመ መእዋሁም ጀፃፃፃም
 ወቢእለል ሚሃድ፤ ሳኪኒልለዚነትተቀው
 ረብበሁም ለሁም ጀንናቱን ተጅሪ ሚን
 ተሕቲሐል አንሐር፤ ኻሊዳ.ነ ፊይሃ ኑዙለን
 ሚን ዲንዲልላህ፤ ወማ ዲንዲልላሂ ሽይፋን
 ሊል አብራር፤ ወሊንና ሚን አህሊል ኪታቢ
 ለመን ዩእሚኑ ቢልላሂ፤ ወማ ኡንዚለ
 ኢለይኩም፤ ወማ ኡንዚለ ኢለይሂም ኻሊዲይነ
 ሊልላሂ ሳዋሽተፋን ቢአያቲልላሂ ሠመንን
 ቀሊላ፤ ኡውላኢክ ለሁም አጅፋሁም
 ዲንደረብቢሂም፤ ኢንላሃ ሰሪዑል ሒሳብ፤
 ያአዩህልለዚነ አመኑው ኢሰቢፋው፤
 ወሲቢፋው፤ ወራቢጡው፤ ወትተቁልላህ
 ለዐልለኩም ተፋፋሊሁውን።»

«ሰማያትንና ምድርን በመፍጠር፤
 ሌሊትና ቀንንም በማተካካት ለባለ
 አእምሮዎች በእርግጥ ምልክቶች አሉ።
 (እነርሱም) እነዚያ ቆመው ተቀምጠውም
 በጉናቻቸው ተጋድመውም አላህን የሚያ
 ወሱ ተ በሰማያትና በምድር አፈጣጠርም
 የሚያስተነትኑ።- ጌታችን ሆይ! ይህን
 በከንቱ አልፈጠርከውም! ጥራት ይገባህ፤
 ከእሳትም ቅጣት ጠብቀን! የሚሉ ናቸው
 ::ጌታችን ሆይ! አንተ እሳት የምታገባውን

ሰው በእርግጥ አዋረድከው ለበደለኞችም
 ምንም ረዳቶች የሉቸውም። ጌታችን
 ሆይ! እኛ በጌታችሁ እመኑ በማለት ወደ
 እምነት የሚጠራን ጠሪ ሰማን! እመን
 ንም! ጌታችን ሆይ! ኃጢአቶቻችንንም
 ለኛ ማር! ክፉ ሥራዎቻችንንም ከኛ
 አብስ! ከንጹሐቹም ሰዎች ጋር ግደለን!
 ጌታችን ሆይ! በመልዕክተኞችም ላይ
 ተስፋ ቃል ያደረግክልንን ሰጠን በትንሣኤ
 ቀንም አታዋርደን! እንተ ቀጠሮን
 አታፈርስምና! (የሚሉ ናቸው)። ጌታቸ
 ውም እኔ ከናንተ ከወንድ ወይም ከሴት
 የሠሪን ሥራ አላጠፋም ከፈላችሁ ከከፈሉ
 ነው። በማ ለት ለነርሱ ልመናቸውን
 ተቀበለ እነዚያም የተሰደዱ ከአገሮ
 ቻቸውም የተባረሩ በመንገዴም የተጠቁተ
 የተጋደሉም የተገደሉም፣ ክፉ ሥራዎቻ
 ቸውን ከነርሱ በእርግጥ አብሳለሁ!
 በሥሮቻቸውም ወንዞች የሚፈሉባቸውን
 ገነቶች በእርግጥ አገባቸዋለሁ! ከአላህ
 ዘንድ የኾነን ምንዳ (ይመነዳሉ) አላህም
 እርሱ ዘንድ መልካም ምንዳ አልለ።
 የነዚያ የካዱት ሰዎች በአገሮች መንፈ
 ላለስ አያታልህ። እንሰተኛ ጥቅም ነው!

ከዚያም መኖሪያቸው ገሀንም ናት! ምን
 ትከፋም ምንጣፍ! ግን እነዚያ ጌታቸውን
 የፈሩ ለነሱ ከስሮ ቻቸው ወንዞች የሚፈ
 ሱባቸው ገነቶች+ በውስጧ ዘውታሪዎች
 ሲሾኑ ከአላህ ዘንድ (የተሰጡ) መስተ
 ንግዶች አሏቸው! አላህም ዘንድ ያለው
 (ምንዳ) ለበጎ ሠሪዎች በላጭ ነው::
 ከመጽሐፉም ባለቤቶች ለአላህ ፈሪዎች+
 በአላህ አንቀጾችም ጥቂትን ዋጋ የማይለ
 ወጡ ሲሾኑ+ በአላህና በዚያ ወደ እናንተ
 በተወረደው በዚያም ወደነርሱ በተወረደው
 የሚያምኑ ሰዎች አልሉ! እነዚያ ለነርሱ
 በጌታቸው ዘንድ ምንዳቸው አላቸው!
 አላህ ምርመራው ፈጣን ነው:: እናንተ
 ያመናችሁ ሆይ! ታገሉ! ተበራቱም (በጦ
 ር ኬላ ላይ) ተሰለፉም ትድኑም ዘንድ
 አላህን ፍሩ::» (አሊ ሂመራን+ 190-200)

**2. ልብስዎን ሲሰብሱ
 የሚሉት ዲዓ**

۝- وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا
 (الثَّوْبَ) وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي

وَلَا قُوَّةَ . . .

5. «አልሐምዱ ሊልላሂልላዚ ከሣኒ ሐዛ(ሰሰውብ) ወረዘተኒሂ፣ ሚን ገይሪ ሐውሊን ሚንኒ ወላ ቁወህ።»

«ያለእኔ ብልሃት፣ ኃይልና ጉልበት ይህንን (ልብስ) ላለበሰኝና ለሰ ገሠኝ እላህ ምስጋና ይገባው...»

(እህሉ ሱነን- ከነሳእይ ውጭ)

3. አዲስ ልብስ ሲለብሱ

٦ - «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ،
أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ
بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ»

6. «አልላሁምሙ ለክል ሐምዱ አንተ ከሰውተኒሂ፣ አሰለሉክ ሚን ሽይሪሂ ወሽይሪ ግሱኒዐ ለሁ ወአዑዙ ቢክ ሚን ሽርሪሂ ወሽርሪ ግሱኒዐ ለሁ።»

«እላህ ሆይ! ለአንተ ምስጋና የተገባ ነው። ያለበሰክኝ አንተ ነህ። የዚህን (ልብስ) በጉ ገፅታና የተሠራበትን መልካም ዓላማ እንድትለግሰኝ እጠይ

ቃለሁ:: ከዚህ (ልብስ) መጥፎ ገፅታና
ከተሠራበት መጥፎ ዓላማ በአንተ እጠባ
ቃለሁ::»

(እሱ ዳውድ፣ ቲርሙዝይና በገውይ)

4. አዲስ ልብስ ስለበሰ
ሰው የሚደረግ ዲዓ

7 - «تَبْلِي وَيُخْلِيفُ اللهُ تَعَالَى» .

7. «ቲብሊ ወዮኸሊተልላሁ ተዓላ::»

«(በሰላም) ይለቅ:: አላህ ምትኩን
ይለገሰህ::»

8 - «الْبِسْ جَدِيداً، وَعِشْ حَمِيداً،
وَمُتْ شَهِيداً»

8. «አልበስ ጆዲደን፣ ወዲሽ ሐሚደን፣
ወመት ሸሂደን::»

«ሁልዩም አዳዲስ ልብሶችን ልበስ::
በሠይወት እስካላህ ድረስ አላህን አመስጋኝ

ሁን! ስትሞት ደግሞ ሸሂድ ሆነህ
ሙት::»

5. በብስዎን ሲያወልቁ

9. «በአላህ ስም::» (ቴርሙዝጅ) «بِسْمِ اللَّهِ»

6. ወደ ሸንት ቤት ሲገቡ

10. «[بِسْمِ اللَّهِ] اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ»

10. «በአላህ ስም! አላህ ሆይ! ከሴትና
ከወንድ ሰይጣናት ተንኮል በላንተ
አጠበቃለሁ::» (ቡኻሪ)

7. ክሸንት ቤት ሲወጡ

11. «ጉፍራነክ» «غُفْرَانِكَ» - 11
«ምሀረትህን (ለግሰኝ)፡፡» (አሲሐበ ሱነን-
ከነሳእይ ውጭ)

8. ከውዳእ በፊት የሚባሉ ዚክርኝ

12. «ቢሰሚልላህ፡፡» «بِسْمِ اللَّهِ» - 12
«በአላህ ስም»
(አቡዳውድና ኢብን ማደህ)

9. ውዳእ ካጠናቀቁ በኋላ

13 - «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ . . .»

13. «አሸሐዱ አን ላኢላህ ኢልላ ላህ
ወሕደሁ ላሸሪክ ለሁ፣ ወአሸሃዱ አንን
ሙሐመደን ግብዱሁ ወረሱሉሁ፡፡»

«አላህ ውጭ ሌላ አምላክ የለም
 በማለት እመስክራለሁ። አንድነው። ተጋሪ
 የለውም። ሙሐመድ ባሪያውና
 መልዕክተኛው መሆናቸውንም እመስክ
 ራለሁ።» (ሙስሊም)

١٤ - «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ
 وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ»

14. «አልሁምመ ኢደዐልኒ ሚነተተዋቢነ፣
 ወደዐልኒ ሚነል ሙተጠሂሪይን።»
 «አላህ ሆይ! ከፀፀተኞች አድርገኝ።
 ከንፁሃን (ባሮችህ) ጉራም ፈርደኝ።»
 (ቴርሙዝይ)

١٥ - «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ
 لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»

15. «ሉብሐነከአልሁምመ ወቢ ሐምዲከ፣
 አቨሐዳ አገላላህ ኢልላ አንተ፣ አስተገፈሩክ
 ወአቲቡ ኢለይክ።»
 «አላህ ሆይ! ጥራት ይገባህ። ምስጋ
 ናም። ከአንተ ውጭ ሌላ አምላክ አንደሌለ

እመሰክራለሁ። ምህረትህን እሰምንሃለሁ።
ወደ እንተም በፀፀት እመለሳለሁ።»
(ጎላዳ)

10. ከቤተ ሲወጡ

١٦ - «بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ،
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»

16. «ቢሰሚልህ፣ ተወክልኛ
ዓለልህ፣ ወላ ሃውላ ወላ ጃውወተ ኢልላ
ቢልህ።»

«በአህ ስም፣ በአህ እመክለሁ። ከአህ
ውጭ ብልሃትም + ኃይልም የለም።»
(አቡዳውድና ቲርሙዝይ)

١٧ - «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ،
أَوْ أُضِلَّ، أَوْ أَزِلَّ، أَوْ أُزَلَ، أَوْ أَظْلِمَ،
أَوْ أُظْلِمَ، أَوْ أَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ»

١٩ - اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي
 لِسَانِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي
 بَصَرِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ
 تَحْتِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ
 شِمَالِي نُورًا، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا، وَمِنْ
 خَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا،
 وَأَعْظِمْ لِي نُورًا، وَعَظِّمْ لِي نُورًا،
 وَاجْعَلْ لِي نُورًا، وَاجْعَلْنِي نُورًا، اللَّهُمَّ
 اعْطِنِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي عَصَبِي نُورًا،
 وَفِي لَحْمِي نُورًا، وَفِي دَمِي نُورًا،
 وَفِي شَعْرِي نُورًا، وَفِي بَشْرِي نُورًا

«اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي قَبْرِي... وَنُورًا
 فِي عِظَامِي» [«وَزِدْنِي نُورًا، وَزِدْنِي
 نُورًا، وَزِدْنِي نُورًا»] [«وَهَبْ لِي
 نُورًا عَلَى نُورٍ»]

19: «አልጊሁምም ኢጅዕል ፊቀልቢ ኑረን፣
 ወፊ በሰሪ ኑረን፣ ወሚን ፈውቁ ኑረን፣
 ወሚን ተሀቲ ኑረን፣ ወፃን የሚይኒ ኑረን፣
 ወፃን ሺማሊ ኑረን፣ ወሚን አማሚ ኑረን፣
 ወሚን ሽልፊ ኑረን፣ ወጅዕል ፊነፍሊ ኑረን፣
 ወአዕዚምሊ ኑረን፣ ወፃዝዚም ሊ ኑረን፣
 ወጅዕል ሊ ኑረን፣ ወጅዕልኒ ኑረን፣ ወጅዕል
 ፊ ዐስቢ ኑረን፣ ወፊ ሰሕሚ ኑረን፣ ወፊ
 ደሚ ኑረን፣ ወፊ ሽዕሪ ኑረን፣ ወፊ በሽሪ
 ኑረን፣ አልጊሁምም ኢጅዕልሊ ኑረን ፊቀብሪ፣
 ወኑረን ፊፃሂሚ፣ ወዚድኒ ኑረን፣ ወሐብሊ
 ኑረን ፃላ ኑረን፤»

«አላሀ ሆይ! ቀልቤ ውስጥ (የእምነት)
 ብርሃን አድርግልኝ። ምላሴ ላይ ብርሃን
 አድርግልኝ። ጆሮዬ ውስጥ ብርሃን

እድርግልኝ። ጻይኔም ውስጥ ብርሃን
 እድርግልኝ። ከበላዩ ብርሃን እድርግልኝ።
 ከበታቼም ብርሃን እድርግልኝ። ከበስ
 ተቀኔም፣ ከበስተግራዩም ብርሃን እድር
 ግልኝ። ከፊትለፊቱ ብርሃን እድርግልኝ።
 ከበስተ ጊላዩም ብርሃን እድርግልኝ።
 ነፍሴ ውስጥ ብርሃን እድርግልኝ። እጅግ
 የላቀ ብርሃን ለግሰኝ። የገዢ ብርሃንን
 ለግሰኝ። ብርሃንን እድርግልኝ። ብርሃን
 እድርግኝ። አላህ ሆይ! ብርሃንን ለግሰኝ።
 ጅምጭ ውስጥ ብርሃን እድርግልኝ። ስጋዬ
 ውስጥ ብርሃን እድርግልኝ። ደሜ ውስጥ
 ብርሃን እድርግልኝ። ፀጉሬ ውስጥ ብርሃን
 እድርግልኝ። ቆዳዬ ውስጥ ብርሃን
 እድርግልኝ። » (ቡኻሪና ሙስሊም) «አላህ
 ሆይ! በቀብሬ ውስጥ ብርሃን እድርግልኝ፣
 በእጥንቱ ውስጥም» (ቲርሙዚ) «ብርሃን
 ጨምርልኝ፣ ብርሃን ጨምርልኝ፣ ብርሃን
 ጨምርልኝ» (ቡኻሪ) «በብርሃን ላይ ብርሃን
 ስጠኝ» (ኢብንሃጅር)

13. ወደ መስጊድ ሲገቡ

٢. - «أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ،»

وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

20. «አዑዙ ቢልላሂል ዐዚም፣ ወሊ ወድሂሂል ከሪም፣ ወሱልጊኒሒል ቀዲም ግን ሸይጊኒርረጂይ ም፡፡»

«በተላቀው አላህ፣ ከቡር በሆነው ፊቱ፣ ቀደምት በሆነው ስልጣን ከሸይጊን አጠበቃሰሁ፡፡» (አቡዳውድ)

[بِسْمِ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ] [وَالسَّلَامُ عَلَى

رَسُولِ اللَّهِ]

«ቢሰግላህ ወሰሰላቱ ወሰሰላሙ ዐ ሪ ራሱላህ»

«በአላህ ስም፣ በአላህ መልዕክተኛ ላይ ሰላትና ሰላም ይሰፈን፡፡» (አቡዳውድ)

«اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»

«አልገሁም መፍታህሊ አብዋባ ራህመቲክ»

«አላህ ሆይ! የእዝነትህን በር ክፈትልኝ፡፡» (ሙስሊም)

14. ከመስጊድ ሲወጡ

٢١ - «بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيَّ
رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ،
اللَّهُمَّ اغْصِنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»

21. «ቢሰሚልላሂ ወስሶላቱ ወስሶላሙ-
ዓላ ረሱሊልላህ፣ አልላሁምመ ኢንኒ አስላሉክ
ሚን ፈድሊክ፣ አልላሁምመ አዕሲምኒ ሚን
ሸይጢናርረጂም፤»

«በአላህ ስም። በአላህ መልዕክ ተኛ ላይ
የአላህ ሶላትና ሰላም ይስፈን። አላህ ሆይ!
ከትፋፋትህ አለም ንሃ ለሁ። አላህ ሆይ!
ከሸይጢን ጠብ ቀኝ።»

15. የአዛን ዚክርኝ

22. ሙአዚኑ (አዛን የሚያሰማው ሰው)
የሚለውን እንዳለ መድገም።

«ሐዋዓለል፣ ሰህ፣ ሐዋዓለል ፈላህ»
የሚሉት ቃላት ሲቀሩ። በነርሱ ምትክ፡-
«(ላሃውላ ወላቁወተ ኢላ ቢላህ)

(በልሃትም ኃይልም የለም- በአላህ ቢሆን እንደ)» ይበል።

«وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا - ٢٣

اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِمُحَمَّدٍ
رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا»

23 «ወአነ አሽሃዱ ለን ላሊህ ኢልላህ ወሀይሁ ላሽሪክ ለሁ ወአንን ሙሐመደን ዐብዱሁ ወረሱሉሁ፣ ረዲይቱ ቢልላሂ ረብበን፣ ወቢ ሙሐመዲን ረሱለን፣ ወቢል ኢሰላሚ ዲነን»

«ከአላህ ውጭ ሌላ አምላክ እንደሌለ አመሰክራለሁ። አንድ ነው። ተጋሪ የለውም። ሙሐመድ ባሪያውና መልዕክተኛውናቸው። በአላህ የበላይ ገዥነት + በሙሐመድ መልዕክተኝነት + በኢሰላም ሃይማኖት ረክቻለሁ።» (ሙስሊም)

«መ-አዚኑ የመጨረሻዎቹን
 የአዛን ቃላት ካሰማ በኋላ ይህን ይበል።»
 (ሊብን ኹዘይመሀ)

24. «የመ-አዚኑን አዛን ደግሞ
 ካሰማ በኋላ በነቢዩ (ሶ.ዐ.ወ) ላይ ሰለዋት
 ያውርድ።» (መ-ሰሊም)

25. እንዲህ ይበልፎ፡-

«اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ - ٢٥

التَّائِمَةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا
 الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَخْمُودًا
 الَّذِي وَعَدْتَهُ، [إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادَ]

«አልሊሁምሙ ረብብ ሃዚሒድዳዕወቲት
 ቃሙ፣ ወሰላተል ቃሊመሀ አቲ ሙሐመደን
 አልወሲለተ ወል ፈዲሊህ፣ ወብዐስሁ መቃመን
 መሀመደን አልላዚ ወዐድተሁ፣ ኢንነክ
 ላቱኸሊቶል ሚይዐድ።»

«አላህ ሆይ! የዚህች ምሉዕ ጥሪና የዚህች
 ለመሰገድ የቀረበች ሰላት አምላክ ነህ።
 ለሙሐመድ «ወሲላ» እና «ፈዲላ»
 የተባሉ ገዥዎችን ለግላቸው። ቃል

የገባህላቸውን የተመሰገን ደረጃም
አጉናፅፈህ (ከሞት) ቀስቅሳቸው። እንተ
ቃልህን የምታጥፍ አይደለህምና።»
(ቡኻሪ)

26. ማስታወሻ:- ከአዛንና ከኢቃማ
መካከል የሚደረግ ዱዓ ከአላህ ዘንድ
ተቀባይነት ያለው መሆኑን ቲርመዝይ፣
አቡዳወድና አህመድ ያሰፈሩት የሐዲስ
ዘገባ ይጠቁማል:-

«በአዛንና በኢቃማ መካከል ለራሱ
ዱዓ ያድርግ። በዚያ ወቅት የሚደረግ
ዱዓ ተቀባይነት አለው።» (አቡዳወድ፣
ቲርመዝይና አህመድ)

16. የሰላት መገቢያ ዱዓ

۲۷ - «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ
كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ،
اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ، كَمَا يُنْقَى الثُّوبُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ

خَطَابَايَ، بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ»

27. «አልጊሁምም ባዲድ በይኒ ወበይነ ኸጊያዮ ከማ በዐድተ በይነል መሸሪቅ ወል መግሪብ፣ አልጊሁምም ነቲኒ ሚን ኸጊያዮ ከማ ዩነቲ ስሰውቡል አብዮዱ ሚዲደነብ፣ አልጊሁምም ኢግሲልኒ ሚን ኸጊያዮ ቢሰሰልጅ ወል ማኢ ወል በረድ።»

«አላህ ሆይ! ምሥራቅን ከምዕራብ እንዳራቅክ እኔንም ከወንጀሌ አርቀኝ። አላህ ሆይ! ነጭ ልብስ ከአድፍ እንደሚ ፀዳው እኔንም ከሐጢአት አፅዳኝ። አላህ ሆይ! ሐጢአቴን በወርጭ፣ በውሃና በበረዶ አጠብልኝ።» (ቡኻሪ)

٢٨. - سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَبَارَكَ

اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

28. «ሱብሐነልጊሁም ወቢሐምዲክ፣ ወተባረከሰሙክ፣ ወተላላ ጀድዱክ፣ ወላኢላህ ገይሩክ»

«አላህ ሆይ! (ከጉድለት) የጠራህ ነህ። ምስጋና ይገባሃል። ስምህ የተቀደሰ ሆነ።»

ልቅናህ ከፍ አለ። ከአንተ ውጭ ሌላ
አምላክ የለም።» (አራቱ የአሰሐበ ሱነን
አባላት ዘገበውታል)

٢٩ - **وَوَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ
الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي، وَتُسْكِي،
وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ
الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ
إِلَّا أَنْتَ. أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ
نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي
جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.**

وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي
 لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَبِيَّتَهَا،
 لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَبِيَّتَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبِّكَ
 وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ، وَالشَّرُّ
 لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ
 وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

29. «ወጅጃህቲ ወጅሒ ሊልላዚ
 ፈጠረሰሰማዋቲ ወል አርደ ሐኒፈን ወማ እነ
 ሚነል ሙሽሪኪን፣ ኢንነ ሰላቲ ወኑሱኪ
 ወመሐያዖ ወመማቲ ሊልላሂ ረብቢል
 ዓለሚን፣ ላሽሪክ ለሁ፣ ወቢዛሊክ ኑሚርቱ
 ወእነ ሚነል ሙሰሊሚን፣ አልጊሁምመ
 አንተል መሊኩ ላሊላሂ ሊልላ አንተ፣ አንተ
 ረብቢ ወእነ ዐብዳክ፣ ዘለምቱ ነፍሲ፣
 ወዕተረፍቱ ቢዘንቢ፣ ፈገፊርሊ ዙኑቢ
 ጅሚዐን፣ ኢንነሁ ላዖገፊፋዝዙኑብ ሊልላ አንተ
 ወሀዲኒ ሊአሕሰኒል አጐላቲ ላዖሀዲ ሊአሕሰኒህ
 ሊልላ አንተ፣ ለብበይክ ወሰዐይይክ፣ ወል

ኸይሩ ኩልሉሁ ቢየዲክ፣ ወሽሸሩ ለይሰ
ኢላይክ፣ እን ቢክ ወሊላይክ፣ ተባሪኩተ
ወተግለይት፣ አስተግፈሩክ ወአቲቱ ኢላይክ»

«ወደዚያ ሰማያትንና ምድርን ወደ
ፊጠረው አምላክ ፊቱን አዞርኩ። ቀጥ
በማለት። እኔ ከአጋ ሪዎች አይደ ለሁም።
ሰገደቲም + መስዋዕቲም + ህይወ ቴም +
ሞቲም ለአላህ ነው። ለአለማት ጌታ።
አጋር የለ ውም። ይህን እንድፈፅም
ታዘዣለሁ። እኔ ከሙስሊሞች ነኝ። አላህ
ሆይ! ንጉሡ አንተ ነህ። ከአንተ ውጭ
ሌላ አምላክ የለም። አንተ ጌታዬ ነህ።
እኔ ደግሞ ባሪያህ ነኝ። ራሴን በድያለሁ።
ሐጢአት መሥራቲን አውቂያለሁ። ሁሉ
ንም ሐጢአቶቼን ማርልኝ። ከአንተ
ውጭ ሐጢአቲን የሚምር (ኃይል)
የለም። መልካም ሥነ-ምግባርን ለመጉ
ናፀፍ አብቃኝ። ለመልካም ሥነ-ምግባር
የምታበቃው አንተ ብቻ ነህና። መጥፎ
ባህሪን አስወግድልኝ። መጥፎ ባህሪን
የሚያስወግደው አንተ ብቻ ነህና። አቤቱ
ጌታዬ! መልካም ነገሮች ሁሉ በእጅህ
ናቸው። ክፉ ነገሮች ከአንተ የሚመነጩ
አይደሉም። እኔ (የተገኘሁት)። በአንተ

ነው። ወደ አንተም እመለሳለሁ። የተቀደሰክተልሁም ነህ። ምህረትህን እለምናለሁ። ወደ አንተ በፀሎት እመለሳለሁ።» (መ-ሰሊም)

۳. - اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَائِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

30. «አልላሁምም ረብብ ጁበሪል ወሚካኤል ወኢስራኤል፣ ፋጢረሰሰማዋተ ወል አርድ፣ ዓሊመል ገይቢ ወሽሽሃደህ፣ አንተ ተሕሱሙ በይነ ዓባዲክ ፊይማ ካኑ ፊሂ የሽተሊተን ኢህዲኒ ሊመሽተሊፊ ፊሂ ሚነል ሐቅ ቢኢዝኒክ ኢንነክ ተሕዲ መን ተሻኩ ኢባ ሲፊጢን መ-ሰተቂም»

«የጂብሪል፣ የሚካኤልና የኢሥራፊል
 አምላክ ሆይ! የሰማያትና የምድር ፈጣሪ +
 ሚስጥርንም ግልፅንም አዋቂ የሆንክ
 አምላክ ሆይ! አንተ ባሮችህ ይወዛገቡበት
 በነበረው ነገር ላይ የመጨረሻ ብይን
 ትሰጣለህ። ከተወዛገቡበት ነገር ትክክለ
 ኛውን አስጨብጠኝ-በፈቃድህ። አንተ ወደ
 ቀጥተኛው ጉዳይ ትመራለህ።» (መ-ሰሊም)

۳۱ - «اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا،
 اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا،
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
 كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا»

31. «አልላሁ አክበር ከቢራ፣ አልላሁ
 አክበር ከቢራ፣ አልላሁ አክበር ከቢራ፣

ወልሐምዱ ቢልላሂል ከሂራ፣ ወልሐምዱ
ቢልላሂል ከሂራ፣ ወልሐምዱ ቢልላሂል
ከሂራ፣ ወሰብሐነልላሂ ቡክረተን ወአሲላ፤ »

«አላህ ታላቅ ነው። አላህ ታላቅ ነው።
አላህ ታላቅ ነው። በርካታ ምስጋና
ለአላህ። በርካታ ምስጋና ለአላህ። በርካታ
ምስጋና ለአላህ። በጧትም በማታም ለአላህ
ጥራት ይገባው።» (ሦስት ጊዜ)

በመቀጠልም፡-

«أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ : مِنْ نَفْسِهِ ،
وَنَفْسِهِ ، وَهَمَزِهِ»

«አዑዙ ቢልላሂ ሚነሸይጧ፤
ሚንነፍሺሂ ሚፍሲሂ ወሐምዚሂ »

«ከሰይጣን ተንኮልና ጥቃት
በአላህ አጠበቃለሁ።» (መሰሊም፣ ሊብን
ማጀህና አህመድ)

۳۲ - «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورٌ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ
 الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَمَنْ فِيهِنَّ، [وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ] [وَلَكَ
 الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَمَنْ فِيهِنَّ] [وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ] [وَلَكَ الْحَمْدُ]
 [أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ
 الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ،
 وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ
 ﷺ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ] [اللَّهُمَّ لَكَ

أَسْلَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ،
 وَإِلَيْكَ أُنَبِّئُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ
 حَاكَمْتُ. فَاعْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا
 أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ
 [أَنْتَ الْمُقَدَّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخَّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا
 أَنْتَ] [أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ]

32. «አልሷሁም ለከል ሐምድ፣
 አንተ ኑሩስሰማዋቲ ወል አርዲ ወመን
 ፊሂንን፣ ወለከል ሐምድ አንተ ቀይሙ
 ስሰማዋቲ ወል አርዲ ወመን ፊሂንን፣ ወለከል
 ሐምድ አንተ ረብሰ-ስሰማዋቲ ወል አርዲ
 ወመን ፊሂንን ወለከል ሐምድ ለከሙ-
 ልከ-ስሰማዋቲ ወል አርዲ ወለከል ሐምድ
 አንተል ሐቅ፣ ወወዕዱከል ሐቅ፣ ወቀው-
 ሱከል ሐቅ፣ ወሊቃኩከል ሐቅ፣ ወልጀ-
 ንነቱ ሐቅ፣ ወንኖሩ ሐቅ፣ ወንዚዪዪን
 ሐቅ፣ ወሙሐሙዱን ሐቅ፣ ወስሳባቱ
 ሐቅ፣ አልሷሁም ለከ አስለምቱ፣ ወዐለ

ይከ ተወክሏቱ፣ ወቢከ ለመንቱ ወኢለይከ
እነብቱ፣ ወቢከ ኻሰምቱ፣ ወኢለይከ ሐከምቱ፣
ፈገፈር ሊማ ቀደምቱ፣ ወማ አኸኸርቱ፣
ወማ አሰረርቱ፣ ወማ ለሰለንቱ አንተል
ሙቀዲሙ፣ ወአንተል ሙአኸሩ፣ ገሊላ
ኢልላ አንተ፣ አንተ ኢላሂ ገሊላሃ ኢልላ
አንተ፤»

«አላህ ሆይ! ለአንተ ምስጋና ተገቢነው።
የሰማያትና የምድር፣ በውስጣቸው ያሉ
ነገሮችም ብርሃን አንተ ነህ። ምስጋና
ተገቢ የሚሆነው ለአንተ ነው። ሰማያት
ንና ምድርን፣ በውስጣቸው ያሉ ፍጡራን
ንም ያቆምክ አንተ ነህ። ምስጋና ለአንተ
ነው። የሰማያትና የምድር፣ እንዲሁም
በመካከላቸው ያሉ ነገሮች እምላክ ነህ።
ምስጋና ተገቢነቱ ለአንተ ነው። የሰማያ
ትና የምድር በውስጣቸው ያሉ ነገሮችም
ንግሥና የአንተ ብቻ ነው። ምስጋና
ተገቢነቱ ለአንተ ብቻ ነው። የሰማያትና
የምድር ንግስና የአንተ ነው። ምስጋና
ተገቢነቱ ለአንተ ብቻ ነው። አንተ
እውነት ነህ። ቃል ኪዳንህም እውነት
ነው። ንግግርህ እውነት ነው። አንተን
የመገናኘት ነገር እውነት ነው። ጀንነት
እውነት ነው። እሳትም እውነት ነው።

ነቢያት እውነት ናቸው። ሙሐመድ
 እውነት ነው። ምዕለት እውነት ነው።
 አላህ ሆይ! እኔነቴን ለአንተ አስረክብኩ።
 በአንተ ተመካሁ። በአንተ አመንኩ። ወደ
 አንተም ተመለስኩ። በአንተ ተከራክርኩ።
 ወዳንተ ተፋረድኩ። ከአሁን በፊት ያስተ
 ደምኩትን፣ ወደፊትም የምፈፀመውን፣
 በስውረም በገልፅም የፈፀምኩትን ወንጀል
 ሁሉ ማርልኝ። የምታስተድምም የምታ
 ዘገይም አንተ ነህ። ከአንተ ውጭ ሌላ
 አምላክ የለም። አንተ አምላኬ ነህ። ከአንተ
 ውጭ ሌላ አምላክ የለም።» (ቡቫራ)

17. ረኩዕ ሳይ የሚደረግ ዳዓ

۳۳ - لَسُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

33. «ሱብካን ረኩታል ዐቢም»
 «ታላቅ የሆነው ጌታ (ከጉድለቶች) ሁሉ
 የጠራ ነው።» ሦስት ጊዜ።
 (አህሊሉንገና አህመድ)

۳۴ - لَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ
 اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

34 «ሱብከክክሰላሁም» ረብሳ
 ወሊከምዲክ! አላሁም ሊገረረ::»
 «ጌታችን አላሁ ሆይ! ጥራት ይገባህ::
 ምስጋና ለአንተ ተገቢ ነው:: አላሁ ሆይ!
 ምህረትህን ለገሠኝ::» (ቡገሪ)

٢٥ - سُبُّوحٌ، قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ

وَالرُّوحِ

35 «ሱብከክክን ቁድዱሱን!» ረብሱል
 መላሊክቲ ወርፋህ»
 «ብፁእና ትዱስ (አምላክ):: የመላእክታንና
 የመንፈሱ ጌታ::» (መስሊም)

٢٦ - اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ
 اٰمَنْتُ، وَلَكَ اَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ
 سَمْعِي، وَبَصْرِي، وَمُنْحَى، وَعَظْمِي،
 وَعَصْبِي، وَمَا اسْتَقَلَّ بِهٖ قَدَمِي

36 «አላሁም» ለክ ረከዕቲ! ወሊክ
 አመንቲ! ወላክ አሰለምቲ! ኸሽዐ ለክ ለምዲ!

ወበሰረ፣ ወመ-ኸኪ፣ ወአዝሚ፣ ወወሰሲ፣
ወመሰተቀልላ ቢሂ ቀደሚ »

«አላህ ሆይ! ለአንተ ሩኩዕ አደረግኩ።
በአንተ አመንኩ። ለአንተ እኔንቴን አሰረ
ከብኩ። ጆሮዬም + ዓይኔም + ቅልጥሜም
+ አጥንቴም + ጅማቴም + እግሮቼ የተሸ
ከሙት ሁሉም ለአንት አጉበደዱ።»
(መ-ሰሊም)

۳۷ - «سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ،

وَالْمَلَكُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْعَظَمَةِ»

37. «ሱብሐን ዚል ጆበሩት፣ ወል
መለኩት፣ ወል ኪብሪያእ፣ ወል ዐዘመህ።»

«ጥራት ይገባህ። የክብርና የንግሥና፣
የኩራትና የልቅና ባለቤት ነህ።»
(አቡ-ዳወድ፣ ነሳእይና አህመድ)

18. ከሩኩዕ ሲነሱ

۳۸ - «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»

38. «ሎሚዐልላሁ ሲመን ሐሚደህ»

«አላህ የሚያመሰግነውን ይሰማል።»
(ቡኻሪ)

٣٩ - «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيرًا
طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ»

39 «ረብብና ወለከል ሐምድ፣ ሐምደን
ከሂረን ጠይብን መባረከን ፊይህ»
«ጌታችን ሆይ! ምስጋና ይገባህ። ብዙ፣
መልካምና የተባረከ ምስጋና።» (ቡኻሪ)

٤٠ - «مِلءَ السَّمَوَاتِ وَمِلءَ الْأَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ
بَعْدُ. أَهْلَ الشَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ
الْعَبْدُ، وَكُنَّا لَكَ عَبْدٌ. اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ
لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ،
وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.»

40. «ሚልዐስሰጥዮቲ ወሚልላል ለርዲ
 ወጠይነሁግ፣ ወሚልላ ግሺአተ ሚን
 ሺይሊን በዕዲ፣ ለህላ ሰናሊ ወል መደዲ፣
 ለሐቅቱ ግቃለል ዐብዲ፣ ወኩልሉና ለከ
 ዐብዲን፣ ለልጊሁም ላግኔዐ ሊግ
 ለዕጤቱ፣ ወላ መዕጢ ሊግ መነዕተ፣ ወላ
 የንፈዑ ዙል ደድዲ ሚንከል ደድዱ።»

« (አላህ ሆይ!) ሰማያትንና ምድርን+
 እንዲሁም በመካከላቸው ያለውን+ ከነገ
 ርቸ የፈለግከውንም የሚሞላ (ምስጋና
 ይገባህ):: የውዳሴና ክብር ባለቤት
 የሆንከው (አምላክ) ሆይ! ባሪያህ - ሁላች
 ንም የአንተ ባሪያ ነን- ካላህ ሁሉ በላይ
 ተከታዩ ነው:- አላህ ሆይ! አንተ የሰጠህ
 ውን የሚነፍገው፣ የነፈገከውን የሚሰጠ
 ው የለም:: ከአንተ ዘንድ የክብር ባለቤት
 ክብሩ ቅንጣት ለይፈይደውኛ::»
 (መ-ሰሊም)

19. ሱዳድ ላይ የሚደረገ ዳዳ

«سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» - ٤١

41. «ሱብካን ረብሊዩል ለዕላ»

«ልዑል የሆነው አላህ ጥራት ይገባው::»- ሦስት ጊዜ:: (አህለሱነንና አህመድ)

٤٢ - «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»

42. «ሱብካከከአልሁምመ ረብበና ወሊ ሐምዲከ አልሁምመ ኢግፊርሊ»
 «ጌታችን አላህ ሆይ! ጥራት ይገባህ:: ምስጋናም:: አላህ ሆይ! ምህረትን ለግሰኝ::» (ቡኻሪና ሙስሊም)

43. «ሱብቡሐን ቁድዱስ! ረብቡል መላሊከቲ ወርፋህ::»
 «ብፁእና ቅዱስ አምላክ:: የመላእክታንና የመንፈሱ ጌታ::» (ሙስሊም)

٤٤ - «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَصَوْرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ

«اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ»

44. «አልሏሁምም ለከ ሰጅድቱ ወቢከ
አመንቱ፣ ወለከ አሰለምቱ፣ ሰጅደ ወጅሂ
ሊልለዚ ኸለቀሁ፣ ወሰው-ወረሁ፣ ወሸቅቅ
ሰምዐሁ ወበሰረሁ ተባረከልሏምም አህሰኑል
ኸሊቂን»

«አላህ ሆይ! ለአንተ ሱጁድ አደረ
ግኩ። በአንተ አመንኩ። እኔነቴን ለአንተ
አሰረከብኩ። ፊቴ ለዚያ ለፈጠረውና ለቀረ
ው ተመስሟል ጆሮና መመልከቻ ዓይን
ላበጀለት አምላክ ሰገደ። አላህ የተቀደሰ
ነው። ወደር የለሽ ፈጣሪም ነው። »
(ሙስሊም)

45. «ሰብከክ ከል ጆበሩውት፣ ወል
መለኩውት፣ ወልኪብሪያእ፣ ወል ዐዘመህ።»
«ጥራት ይገባህ! የክብርና የንግሥና!
የኩራትና የልቅና ባለቤት ነህ።»
(አቡ-ዳውድ፣ አህመድና ነላእይ)

፩፡ - «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّةً
وَجَلَّةً، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ»

46. «አልሏሁምም ሊግፊር ሊዘንዚ ኩልሉሁ፣
ዲቅቀሁ ወጂልሉሁ፣ ወላው-ወላሁ፣

ወላጊረሁ፣ ወወላ ገዋተሁ ወላርረሁ»
 «አላህ ሆይ! ወንጀሌን ሁሉ ማርልኝ፣
 ትንሹንም ትልቁንም! የመጀመሪያውንም
 የመጨረሻውንም! በግል ፅም + በሰውርም
 የተፈፀመውንም::» (ሙስሊም)

٤٧ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ
 سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ
 وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُخْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ
 أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ

47. «አልጊሁም ሊንጊ ለዑዙ ቢረዳክ
 ሚን ሰኸጢክ፣ ወቢ ሙዐፋተክ ሚን
 ዑቁባተክ፣ ወላዑዙ ቢክ ሚንክ፣ ላሁሊ
 ሠናላን ዐለይክ ላንተ ከማ አሥነይት ዐ
 ነፍሲክ::»

«አላህ ሆይ! በውዴታህ ከቁጣህ +
 በይቅር ባይነትህ ከቅጣትህ አጠበቃለሁ::
 ከአንተ በአንተ አጠበቃለሁ:: አንተ ራስህን
 ያወደስከውን ያክል ላወድስህ አይሆን
 ልኝም::» (ሙስሊም)

**20. በሱዳዶች መካከል
የሚደረግ ዱዓ**

« رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي » - 48

48. «ረብሊ ኢግሬሮ ሲ፣ ረብሊ ኢግሬሮ ሲ»
«አላህ ሆይ! ምህረትህን ለግሠኝ። አላህ
ሆይ! ምህረትህን ለግሠኝ።» (አቡዳወድ)

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي،

وَاجْبُرْنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي، وَارْفَعْنِي»

49. «አልላሁ-ምሙ ኢግሬሮሲ፣ ወርሐምኒ፣
ወሀዲኒ፣ ወደቡርኒ፣ ወዐፊኒ፣ ወርዙቅኒ፣
ወርፈዕኒ»

«አላህ ሆይ! ምህረትህን ለግሠኝ። እዘን
ልኝ፣ ምራኝ፣ ጠግነኝ፣ ጤንነትን ለግሠ
ኝ፣ ሲሳይን ለግሠኝ፣ ከፍ አድርገኝም።»
(አስሐብሱን- ከነሳይይ ውጭ)

**21. በሱዳዶ ቲላዋህ ወቅት (ሱዳዶ
የሚያስፈልገው የቁርአን አንቀፅ ሲነበብ)
የሚደረግ ዱዓ**

50. - «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ،

وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ،

﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾

50. «ሰጂደ ወጅሂዮ ሲልሰዚ ገለቀሁ፣
ወሻቀሽ ስምሁ ወበሰረሁ ሲሐውሊሂ
ወቀውወተሂ፣ ረተባረከልላሁ አሕሰኑል
ገሊቲን»

«ፊቱ ለዚያ በጋይሉና በብልሃቱ ለፈጠ
ረውተ ጆሮውንና ዓይኑን ላበደለትም
(አምላክ) ሰገደ። አፈጣጠሩን ያሳመረ
የሆነው ለላህ ረድኤተ ብዙ ነው።»
(ቴርሙዝይ)

51. - «اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ

أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وَزْرًا، وَاجْعَلْهَا

لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا

تَقَبَّلْتَهَا مِنْ هَبْدِكَ دَاوُدَا

51. «አልገሁም ለከተብ ሊ ቢህ ዲንደክ
ለጅራ፣ ወደዕ ዐኒ ቢሃ ደዝራ፣ ወደዐልሃ ሊ
ዲንደክ ዙሽራ፣ ወተቀበልሃ ሚኒ ከግ
ተቀበልተሃ ሚን ዐብዲክ ዳውድ።»

«አላህ ሆይ! በርሷ ከእንተ ዘንድ ምንዳን
ዳፍልኝ። ወንጀሌን በርሷ (ለበብ)
ለራግፍልኝ። ከእንተ ዘንድ ድልብ
ለድርገልኝም። ከባሪያህ ከዳውድ እንደተ
ቀበልካት ከኔም ተቀ በለኝ።» (ቴርሙዝይ)

22. ተሸሁድ

٥٢ «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ،
وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا
وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ.»

52 «አትተሂያቱ ሊልላሂ፣ ወሰሰሰዋቱ፣
 ወጥጤባቱ፣ አሰሰሙ ዐላይክ አይደሃንኪደ
 ወራህመቱልላሂ ወበረካቱሁ፣ አሰሰሙ ዐላይና
 ወወላ ጌባዲልላሂ አሰሰሊሂን፣ አሸሃዱ አን ላ
 ሊላሃ ሊልሰላህ ወአሸሃዱ አንን ሙሃመደን
 ዐብዱሁ ወረሱሉሁ»

«ከብር ሁሉ ለአላህ ነው። ሰላቶችና
 መልካም ተግባራትም ለአላህ ናቸው።
 አንተ ነብይ ሆይ! ሰላም በአንተ ላይ
 ይውረድ። የአላህ እዝነትና ውዴታም
 ይሰፈንበህ። በእኛና በአላህ ቅን ባሪያዎ
 ችም ላይ ሰላም ይሰፈን። ከአላህ ውጭ
 ሌላ አምላክ እንደሌለ እመሰክራለሁ።
 ሙሐመድ ባሪያውና መልዕክተኛው
 መሆናቸውን እናዘዛለሁ።» (ቡኻሪና
 ሙስሊም)

23. ከተሸሁደ በኋላ በነብዩ (ሱ.ዐ.ወ)
 ላይ ሶስዋት ማውረድ

52 - «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى
 آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ،
 اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
 كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ
 إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

«አልሁድም ስለ ዓለ መሐመድን ወዓለ ዓለ መሐመድን፣ ከግ ስለይታ ዓለ ኢብራሂም ወዓለ አለ ኢብራሂም፣ ኢንክ ሆጊዳም መጸድ፣ አልሁድም ዓሪክ ዓለ መሐመድን ወዓለ አለ መሐመድን፣ ከግ ዓሪክታ ዓለ ኢብራሂም ወዓለ አለ ኢብራሂም ኢንክ ሆጊዳም መጸድ»

«አላህ ሆይ! በመሐመድና በቤተሰቦቻቸው ላይ እዝነትህን አስፍን! በኢብራሂምና በቤተሰቦቻቸው ላይ እዝነትህን እንዳሰፈንክ ሁሉ። እንተ ምስጉንና የተላቅክ ነህ። አላህ ሆይ! በመሐመድና በቤተሰቦቻቸው ላይ ረድኤትህን አስፍን! በኢብራሂምና በቤተሰቦቻቸው ላይ ረድኤትህን እንዳሰፈንክ ሁሉ። እንተ ምስጉንና የተላቅክ ነህ።» (ቡ-ኻሪ)

٥٤ - «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى
 أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ

إِبْرَاهِيمَ . وَبَارِكْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى
 أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَيَّ آلِ
 إِبْرَاهِيمَ . إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ "

54 «አልጊሁምም ስለሌ ግላ ሙሐመዲን ወግላ አዝዋጂሂ ወዙርሪየቲሂ፣ ከማ ስልለይተ ግላ ስሊ ኢብራሂመ ወባሪክ ግላ ሙሐምመዲን ወግላ አዝዋጂሂ ወዘርሪየቲሂ ከማ ባሪሪከተ ግላ ስሊ ኢብራሂመ ኢንክ ሃሚዲን መጂድ»

«አላህ ሆይ! በሙሐመድ፣ በባልተቤቶ ቻቸውና በልጆቻቸው ላይ እዝነትህን አስፍን፤ በኢብራሂም ላይ እንዳሰፈንክ ሁሉ። በሙሐመድ፣ በባልተቤቶቻቸውና በልጆቻቸው ላይ ረድኤትህን አስፍን፤ በኢብራሂም ላይ ረድኤትህን እንዳሰፈንክ ሁሉ። አንተ ምስጉንና የተላቅክ ነህ።»

**24. ከመጨረሻው ተሸሁድ
 በኋላ ሶላት ከመጠናቀቁ
 በፊት የሚደረግ ዳዓ**

٥٥ - «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ
 الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ فِتْنَةِ
 الْمَخْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ
 الدَّجَالِ»

55. «አልሁም ሲሆን ለሁሉም ሚና
 አዛቢልቀብር ወሚን አዛቢ ደህንነት ወሚን
 ፊትነቲል መሆኑ ወልመማት ወሚን ሸርሪ
 ፊትነቲል መሲህ አል አድደደጃል።»

«አላህ ሆይ! ከቀብር ቅጣትም + በህይወ
 ትም ሆነ ከሞት በኋላ ከሚከሰት ፈተና
 ም + እንዲሁም ከአታላዩ መሲሐደጃል
 ፈተና በአንተ አጠበቃለሁ።» (ቡኻሪ)

٥٦ - «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ
 الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ
 الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَخْيَا
 وَالْمَمَاتِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

المَائِمِ وَالْمَغْرَمِ»

56. «አልጊሁምም ኢንኒ አሉዙ ቢከ ሚን
አዛቢልቀብሪ ወአሉዙቢከ ሚን ፊትነቲል
መሲህ አድደጅጃል ወአሉዙ ቢከ ሚን
ፊትነቲል መሆያ ወልመማት አልጊሁምም
ኢንኒ አሉዙ ቢከ ሚንል መአሰሚ
ወልመግረም»

«አላህ ሆይ ! ከቀብር ቅጣት፣ ከገሃነም
ቅጣትም፣ በሀይወትም ሆነ ከሞት በኋላ
ከሚከሰት ፊተና፣ እንዲሁም ከአታላዩ
መሲሐደጅል በአንተ አጠበቃለሁ። አላህ
ሆይ! ከወንጀልና በመጭው ዓለም ዕዳ
ከፋይ ከመሆን በአንተ አጠበቃለሁ።»
(ቡኻሪ)

٥٧ - «اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا

كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ،

فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي

إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

57. «አልጊሁምመ ኢንኒ ዘለምቲ ነፍሲ ዙልመን ከሲራ፣ ወላ የግፊናዝዙኑበ ኢልላ አንተ፣ ፈግፊ ሲ መግፈረተን ሚን ኢንዲከ ወርሃምኒ ኢንነከ አንተል ገፋፋ አርረሂም»
 «አላህ ሆይ! እኔ ነፍሴን በርካታ በደል በድያለሁ። ሐጢአትን ከአንተ ውጭ የሚ ምር የለም። ከአንተ የሆነን ምህረት ለግ ሰኝ። እዘንፈኝ። አንተመሐሪና አዛኝ ነህና።»
 (ቡኻሪና መ-ሰሊም)

58. «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا
 أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا
 أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي. أَنْتَ
 الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»

58. «አልጊሁምመ ኢግፊርሲ ማቀድደምቲ ወማ አኸከርቲ ወማ አሰረርቲ ወማ አአለንቲ ወማ አሰረፍቲ ወማ አንተ አአለሙ ቢሂ ሚንኒ አንተል መቀድዲሙ ወአንተል መ-አኸኺፋ ላኢላህ ኢልላ አንተ»

«አላህ ሆይ! ከአሁን በፊት የፈፀምኩ ትንቢ ወደፊትም የምፈፀመውን፣ በግልፅ የፈፀምኩትን፣ በሥውርም የፈፀምኩትን (ወንጀል ሁሉ) ማርልኝ። ስህተቴንም፣ አንተ የምታውቀውን ጥፋቴንም ይቅር በለኝ። የምታስቀድመውም የምታዘገይም አንተ ነህ። ከአንተ ውጭ ሌላ አምላክ የለም።» (ሙስሊም)

٥٩ - «اللَّهُمَّ اعْنِي عَلَى ذِكْرِكَ،

وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»

59. «አላሁምሙ አሊንኒ አላ ዚከሪክ ወሹከሪክ ወሁስኒ ኢባደቲክ።»

«አላህ ሆይ! አንተን ለማስታወስ፣ ለማመስገንና አምልኮህን ለማሳመር እርዳኝ።» (አቡ-ዳወድ ናነሳእይ)

٦٠ - «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ

بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ

بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ»

60. «አልጊሁምም ኢንኒ አኩዙ ቢከ ሚነል ቡኸሊ ወአኩዙቢከ ሚን አን ኩረድደ ኢላ አርዘሊል ዑሙሪ ወአዑዙቢከ ሚን ፊትነተድዱንያ ወዐዛቢል ቀብር»

«አላህ ሆይ! ከስስት በአንተ እጠበቃለሁ። ከፍርሃት በአንተ እጠበቃለሁ። በዕድሜ በጣም ገፍቶ ከመጃጃት በአንተ እጠበቃለሁ። ከዚህች ዓለም ፈተናና ከቀብር ውስጥ ቅጣት በአንተ እጠበቃለሁ።»

(ቡኸሪ)

٦١ - «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ

بِكَ مِنَ النَّارِ»

61. «አልጊሁምም ኢንኒ አስአሉክል ጀንነተ ወአዑዙቢከ ሚን አንናር»

«አላህ ሆይ! ጀንነትን እጠይቅሃለሁ። ከእሳትም በአንተ እጠበቃለሁ።» (አቡዳወድ)

٦٢ - «اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ

عَلَى الْخَلْقِ أَخْبِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ

خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا
 لِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَشِيَّتَكَ فِي الْغَيْبِ
 وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي
 الرِّضَا وَالغَضَبِ، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي
 الْغِنَى وَالْفَقْرِ، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ،
 وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ
 الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ
 بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى
 وَجْهِكَ وَالشُّوقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ
 ضَرَاءٍ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنَا
 بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ

62. «አልሁምመ ቢዓልሚከል ገይብ ወቁድረቲክ አለል ኸልቲ አህይኒ ማዕሊምተል ሃያተ ኸይረን ሊ ወተወፍፈኒ ኢዛ ዐሊምተል ወፋተ ኸይረን ሊ አልሁምመ ኢንኒ አስአሉክ ኸሸየተክ ፊል ገይቢ ወሸሸሃይቲ ወአስአሉክ ከሊመተል ሐቅ ፊ አርረዲ ወልገይቢ ወአስአሉክ አልቀብደ ፊል ጊና ወልፈቅር ወአስአሉክ ነዓመን ገ ዮንፊድ ወአስአሉክ ቁርረተ አይኒን ገ ተንቀጢአ ወአስአሉክ አርረዲ ባእደል ቀዳአ ወአስአሉክ በርደል ዐይሺ በዕደል መውቲ ወአስአሉክ ለገዘተን ነዘሪ ኢገ ወጅሂክ ወሸሸውቀ ኢገ ሊቃኢክ ፊ ገይሪ ደርራአ ሙዲርረቲን ወላ ፊትነቲን ሙዲልለቲን! አልሁምመ ዘይንና ቢዚነቲል ኢማን ወጀአልና ሁዳተን ሙሀተዲን»

«አላህ ሆይ! በሩቅ ሚስጥር እውቀትህና በፍጡራን ላይ ባለህ ችሎት እማፀንሃ ለሁ:: ህይወት ለኔ መልካም መሆኑን ካወቅክ በህይወት አቆየኝ:: ሞት ለኔ መልካም እንደሆነ ካወቅክ ደግሞ ለህልፈት አብቃኝ:: አላህ ሆይ! በግልፅም በሥውርም አንተን እንድፈራ ታስቸለኝ ዘንድ እለምንሃለሁ:: በእርካታም ሆነ በቁጣ ሰዓት እውነትን መናገርን እንድ ታስቸለኝ እጠይቅሃለሁ:: ሐብት ኖሮኝም ሆነ ድሃ

በምሆንበት ወቅት ገንዘብን በሥርዓት
 የመጠቀም ችሎታን ትለገሰኝ ዘንድ
 እማፀንሃለሁ። የማይነጥፍ ፀጋን
 እጠይቅሃለሁ። የማይቋረጥ የዓይን
 ማረፊያን እለምንሃለሁ። እንዳች ነገር
 ከደረሰብኝ በኋላ በፀጋ መቀበልን እማፀን
 ሃለሁ። ከሞት በኋላ የተመቻቸ ኑሮን
 እለምንሃለሁ። ፊትህን በማየት የሚገኝን
 እርካታ ከባድ ጉዳት ወይም ለጥመት
 የሚያበቃ ፈተና ሳይደርስብኝ እንተን
 ለመግናኘት መጓጓትን እጠይቅሃለሁ። አላህ
 ሆይ! በኢማን ጌጥ አስውብን። የተቀኑና
 ሌሎችም መቀናት ምክንያት የሚሆኑ
 ሰዎች አድርገን።» (ነሳእይ እና አህመድ)

٦٣ - «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ بِأَنَّكَ
 الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ
 يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، أَنْ تَغْفِرَ لِي
 ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»

63. «አልጊሁምመ ኢንኒ አስለሉከ ያ አልጊህ
 ቢአንነከል ሞሂዱል አህዱ አስሰመዱ አልሰዚ

ለም የሊድ ወለም የሊድ ወለም የኩን ለሁ
ኩፍወን አሐዱን አንተግፈርሊ ዙኑቢ ኢንነክ
አንተል ገፋፋ አልረሂም»

«አላህ ሆይ! አንተ አንድና ብቸኛ
(አምላክ) ነህ። ለሌሎች መመኪያና
መጠጊያ ነህ። ያልወለድክ ያልተወለድክም
አምላክ ነህ። ብጤ የለህም። ሐጢአቱን
ይቅር አንድተለኝ አለምንሃለሁ። አንተ
መሐሪ አዛኝ ነህና።» (ነላአይና አህመድ)

٦٤ - «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ
الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحَدَاكَ لَا شَرِيكَ
لَكَ، الْمَنَّانُ، يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ إِنِّي
أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ»

64. «አልሊሁምመ ኢንኒ አስላሉክ ቢአንን
ለክል ሐምዱ ገሊላህ ኢልላ አንተ ወሐደክ
ላሽሪክ ለክ፣ አል መንናኑ፣ ያበዱዐስሰማዋቲ
ወል አርዲ ያዘል ደላሊ ወል ኢክራም፣

ያሐይደደደደም ሊንጊ አስላሉከል ጀንት
ወሎዙ ቢክ ሚንገናር»

«አላህ ሆይ! ምስጋና ለአንተ ተገቢ ነው።
ከአንተ ውጭ ሌላ አምላክ የለም። አንድ
ነህ። አጋር የለህም። ለጋስ ነህ።
የሰማያትና የምድር ፈጣሪ የሆንከው
አምላክ ሆይ! የልቅናና የልግስና ባለቤት
የሆንከው አምላክ ሆይ! ህያውና በራስህ
የተብቃቃህ የሆንከው አምላክ ሆይ!
ጀንትን አጠይቅሃለሁ። ከእሳት በአንተ
አጠበቃለሁ።» (አህለ ሱንገ)

٦٥ - «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ
أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ
الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ
لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ»

65. «አልሁምም ሊንጊ አስላሉከ ቢአንጊ
አሸሐዱ አንከ አንተልሁ ባሊላህ ሊልላ
አንተ ለል-ሐሐዱ አሸሐመዱ አልሐዚ ለም
የሊድ ወለም ዩወላድ ወለም የኩን ለሁ
ኩተወን አህድ»

«አላህ ሆይ! መልካምን ሁሉ እማፀን ሃለሁ። ከአንተ ውጭ ሌላ አምላክ እንደ ሌላ አመሰክራለሁ። እንደ ነህ። መመኪያና መጠጊያ ነህ። አልወለድክም። አልተወለድክም። ብጤም የለህም።» (አቡዳወድ፣ ቲርሚዝይ፣ ኢብን ማጀህና አህመድ)

25. ሶሳት ከተጠናቀቀ በኋላ የሚደረገው ዚክር

٦٦ - «أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ (ثَلَاثًا) اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»

66. «አስተግፍሩልላህ አልጊሁም መላንተ ሰላም! ወሚንከሰላም፣ ተባረክተ ያዘልጃላሊ ወል ኢክራም»
 «አላህን ምህረትን እጠይቀዋለሁ።»- ሦስት ጊዜ።

«አላህ ሆይ! እንተ ሰላም ነህ። ሰላም የሚመነጨው ከእንተ ነው።»

የልዕልናና የልግስና ባለቤት የሆንከው
 አምላክ ሆይ! ረድኤተ ብዙ ነህ።»
 (መ-ሰሊም)

٦٧ - «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ
 لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ،
 وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ
 مِنْكَ الْجَدُّ»

67. «ላኢላሃ ኢልላኪህ ወሕደሁ ላሽሪከ
 ለሁ፣ ለሁል ሙልኩ ወለሁል ሐምዱ ወሁወ
 ዐላ ኩልሊ ሸይኢን ቀዲር፣ አልኢሁምመ
 ላማኒዐ ሲማ አዕጦይተ፣ ወላ ሙዕጢ ሲማ
 መናዕተ፣ ወላ የንፈዑ ዙል ጀድዲ ሚንከል
 ጀድዲ»

«ከአላህ ውጭ ሌላ አምላክ የለም። አንድ
 ነው። አጋር የለውም። ንግሥና ሰርሱ
 ብቻ ነው። ምስጋናም ተገቢነቱ ሰርሱ
 ነው። እርሱ በሁሉም ነገር ላይ ቻይ
 ነው። አላህ ሆይ! አንተ የለገስከውን ሰው

ከልካይ የለውም። የነፈግከውን ደግሞ ሊሰጠው የሚችል የለም። የክብር ባለቤት ከአንተ ዘንድ ክብሩ ቅንጣት አይፈይደውም።» (ቡኸሪ)

٦٨ - «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ»

68. «ላኢላላ ኢልላህ ወሕደሁ ላሽሪክ ለሁ፣ ለሁልሙልኩ ወለሁል ሐምዱ፣ ወሁወ ወላ ኩልሊ ሸይኢን ቀዲይር፣ ላሐውላ ወላቋወተ ኢልላ ቢልላህ፣ ላኢላህ ኢልላህ፣ ወላ ነዕቡዱ ኢልላ ኢይያህ፣ ለሁንጊዕመቱ ወለሁል ፈድሐውላሁሰናሐል ሁሰን፣ ላኢላላ

ኢልላሁ ሙኸሊሊይነ ለሁድዲይነ ወለው
ከሪሃል ካፈሩውን»

«ከአላህ ውጭ ሌላ አምላክ የለም። አንድ
ነው። አጋር የለውም። ንግሥና ለርሱ
ብቻ ነው። ምስጋናም ተገቢነቱ ለርሱ
ብቻ ነው። እርሱ በሁሉም ነገር ላይ ቻይ
ነው። ብልሃትም ኃይልም የለም- በአላህ
ቢሆን አንድ። ከርሱ ውጭ ሌላን (ኃይል)
አናመልክም። ፀጋዎች ሁሉ የርሱ
ናቸው። መልካም ውዳሴ የሚገባውም
እርሱ ነው። ከአላህ ውጭ ሌላ አምላክ
የለም። ለርሱ ሃይማኖት ፍፁም ቅኖችና
ታማኞች ሆን። ካህድያን ባይወዱም
እንኳ።» (ሙስሊም)

٦٩ - «سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ،

وَاللَّهُ أَكْبَرُ (ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَهُ

لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

69. «ሱብካኒልላሁ፣ ወልከምዳ ኢልላሁ፣
ወልላሁ አክበር፣ ላኢላሃ ኢልላሁ ወሀይሁ

ላሸሪክ ለሁ ለሁል መልኩ ወለሁል ሐምዶ
 ወሁወ ዐላ ኩልሊ ሸይኢን ቀዲይር»
 «ለአላህ ጥራት ይገባው። ምስጋና ለአላህ
 ነው። አላህ ከሁሉም የላቀ ነው። ሠላሣ ሰባት
 ጊዜ።

«ከአላህ ውጭ ሌላ አምላክ የለም።
 አንድ ነው። አጋር የለውም። ንግሥና
 ለርሱ ነው። ምስጋናም ተገቢነቱ ለርሱ
 ብቻ ነው። እርሱ በሁሉም ነገር ላይ ቻይ
 ነው።» (መ-ሰሊም)

7. - ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾

* اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَكِدْ وَلَمْ

يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ *

70. «ቁል ሁወልጊሁ አሐድ፣
 አልጊሁ-ሰሰመድ፣ ለምየሊድ ወለም ዩወ-ላድ፣
 ወለም የኩን ለሁ ኩቶወን አሐድ።»

«በል:-አላህ አንድ ነው። አላህ የሁሉ
 መጠጊያ ነው። አልወለደም አልተወለ
 ደምም። ለርሱ አንድም ብጤ የለውም።»


(አል-ሊቸላስ 1-4)

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ * مِنْ

شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ
 * وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ *
 وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿

«ቁል አዑዙ ቢረቢል ፈለቅ፣ ሚን ሸርሪ
 ማሽለቅ፣ ወሚንሸርሪ ጋሲቂን ኢዛ ወቀብ፣
 ወሚን ሸርሪንገፋገተ ፊል ዑቀድ፣ ወሚን
 ሸርሪ ሐሲዲን ኢዛ ሐሰድ፡፡»

«በል፡- በተፍለቅላቂው ጉሀ ጌታ
 እጠበቃለሁ፡፡ ከፈጠረው ፍጡር ሁሉ
 ከፋት፣ ከሌሊትም ከፋት፣ በጨለመ
 ጊዜ፣ በተቋጠሩ (ክሮች) ላይ ተፈዎች
 ከሆኑ (ደጋሚ) ሴቶችም ከፋት፣ ከምቀ
 ኛም ከፋት- በተመቀኘ ጊዜ(እጠበቃለሁ
 በል፡፡)» (አል-ፈለቅ 1-5)



﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ
 * إِلَهِ النَّاسِ * مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ
 الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ
 النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿

«ቁል አዑዙ ቢረብቢንናሰ፣ መሊኪንናሰ፣
 ኢላሂንናሰ፣ ሚንሸርሪል ወሰዋሊል ሽንናሰ፣
 አልላዚ ዩወሰዊሱ ፊ ሱዱሪንናሰ፣
 ሚነልጂንነቲ ወንናሰ»

«በል:- በሰዎች ፈጣሪ አጠበቃ
 ለሁ:: የሰዎች ሁሉ ንጉሥ በሆነው:: ብቅ
 አልም ባይ ከሆነው ጉትጓች (ሰይጣን)
 ክፋት፣ ከዚያ በሰዎች ልቦች ውስጥ
 የሚገተገተ ከሆነው! ከጋኔኖችም፣
 ከሰዎችም (ሰይጣናት አጠበቃለሁ::)»
 (አል-ናስ+ 1-6)

ከየሰላቶች በኋላ አነኝህን ሁሉ
 ማለት:: (አቡ ዳወድና ነሳአይ)

٧١ - ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
 لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
 وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا
 بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا
 يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ

كُرْسِيِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَشُوْدُهُ حِفْظُهُمَا
 وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿

71. «አልጊሁ ላኢላህ ኢልላ ሁወል ሐይቶል ቀይዩም፣ ላተአኹተሁ ቢነቱን ወላ ነውም፣ ለሁ ማፊለለማዋቲ ወማ ፊል አርድ፣ መንዘልለዚ ዩሽፊዑ ዓንደሁ ኢልላ ቢኢዝኒሂ ያዕለሙ ማበይነ አይዲይሂም ወማ ሀሽልፈሁም ወላ ዩሒጡና ቢሸይኢን ሚን ዓልሚሂ ኢልላ ቢማሻእ፣ ወሲዐ ኩርስዩሁለለማዋቲ ወል አርድ ወላ ዩሉዱሁ ኢፍዙሁማ ወሁወል ዐልቶል ዐዚይም»

«አላህ ከእርሱ በቀር ሌላ አምላክ የለም። ሕያውና ራሱን ቻይ ነው። ማንንላጀትም እንቅልፍም አትይዘውም። በለማያት ውስጥና በምድር ውስጥ ያለው ሁሉ የርሱ ብቻ ነው። ያ እርሱ ዘንድ በፈቃዱ ቢሆን እንጅ የሚያማልድ ማን ነው? (ከፍጡሮች) በፈታቸው ያለውንና ከጊላቸው ያለውን ሁሉ ያውቃል። በሻውም ነገር እንጅ ከእውቀቱ በምንም ነገር እያካብሱም። (አያውቁም)። መንበሩ ለማያትንና ምድርን ሰፋ። ጥበቃቸውውም። እርሱም ከሁሉ በላይ ታላቅ ነው።»
 (አል-በቀራህ + 255)

ሶላቶችን ካጠናቀቁ በኋላ ወዲያ
ውኑ ይህንን ማለት። (ነላእይ)

٧٢ - «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُخَيِّبُ وَيُمِيتُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

72. «ላኢላህ ኢልላህ ወሕደሁ ላሽሪክ
ላሁ፣ ላሁል ሙልኩ ወላሁል ሐምዱ ዩሕይ
ወዩሚይቱ ወሁው ዐላ ኩልሊ ሸይኢን
ቀዲይር»

«ከላህ ውጭ ሌላ አምላክ የለም። አንድ
ነው። አጋር የለውም። ንግስና የርሱ ብቻ
ነው። ምስጋና ተገቢነቱ ለርሱ ብቻ ነው።
ሀያው ያደርጋል። ይገድላልም። አርሱ
በሁሉም ነገር ላይ ቻይ ነው።»-
ከመግሪብና ከሱብሒ ሶላቶች በኋላ አስር
አስር ጊዜ። (ተርሙዝይና አህመድ)

٧٣ - «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا،
وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا»

73. «አልጊሁምም ኢንጊ አሰአሉክ
ዲላመን ናፊዕ፣ ወሪዝቀን ጠይበን፣ ወዐመለን
ሙተቀብቢላ»

«አላህ ሆይ! ጠቃሚ እውቀትን፣ መል
ካም የሆነ ሲላይን፣ ተቀባይነት ያለው
ንም ተግባር እጠይቅሃለሁ።» የፈጅርን
ሶላት ካጠናቀቁ በኋላ። (ኢብን ማደህና
ሌሎችም)

26. የ«ሶላተል ኢስቲኻራ»
(የምርጫ ሶላት ዱዓ)

ጸቢር ኢብን ዓብደላህ እንዲህ ሲሉ
አስተላልፈዋል፡-

የአላህ መልዕክተኛ (ሰ.ዐ.ወ) የቁር
አን ምዕራፎችን እንደሚያስተምሩን ሁሉ
በሁሉም ነገር በጉውን ለመምረጥ ፀሎት
(ኢስቲኻራ) እናደርግ ዘንድ ያስተምሩን
ነበር። አንድ የሚያሳስበን ጉዳይ ሲገጥ
መን ከፈርድ (ግዴታ) ሶላቶች ውጪ
የሆኑ ሁለት ረከዓዎችን እንድንሰግድና
ተከታዩን ዱዓ እንድናደርግ አስተምረው
ናል፡-

٧٤ - « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ

بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ
مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ،
وَتَعْلَمُ، وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ،
اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ -

وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ - خَيْرٌ لِي فِي دِينِي
وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ : عَاجِلِهِ
وَأَجَلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ
لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ
شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي
- أَوْ قَالَ . عَاجِلِهِ وَأَجَلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي

وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ
 كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ

74. «አልሷሁምመ ኢንኒ አስተአቺኛሪክ ቢዲልሚክ፣ ወአስተቅዲሩክ ቢቁድረቲክ፣ ወአስአሉክ ሚንፈድሊክል ዐዚይም፣ ፈኢንነክ ተቅዲሩ ወላ አቅዲሩ፣ ወተዕለሙ ወላ አዕለሙ፣ ወአንተ ዐልላሙል ጉዩውብ፣ አልሷሁምመ ኢንኩንተ ተዕለሙ አንነ ሐዘል አምር ሀቸይሩን ሊ ፊ ዲይኒ ወማዕሺ ወዐቁበተ አምሪ ፈቀዲርሁ ሊ ወዋስሊርሁ ሊ፣ ሉምመ ባሪክ ሊ ፈሂ፣ ወኢን ኩንተ ተዕለሙ አንነ ሐዘል አምር ሸርሩን ሊ ፊ ዲይኒ ወመዐሺይ ወዐቁበተ አምሪ ፈሰሪፍሁ ዐንኒ ወሰሪፍኒ ዐንሁ፣ ወቅዲር ሊዋል ቸይረ ሐይሱ ካን ሉምመ አረዲይኒ ቢሂ»

«አላህ ሆይ! በእውቀትህ (በጉውን ነገር) እንድትመርጥልኝ እጠይቅሀለሁ። በችሎታህ እተማመናለሁ፣ (እናም በጉውን ነገር ምረጥልኝ።) ከታላቁ ትሩፋትህ እጠይቅሀለሁ። አንተ እንጅ እኔ ወሳኝ አይደለሁም። አንተ አዋቂ ነህ። እኔ ግን መሀይም ነኝ። አንተ ሩቅ ሚስጥርን አዋቂ ነህ። አላህ ሆይ! ይህ ጉዳይ

(ጉዳዩን ይጥቀስ) ለሃይማኖቱ፣ ለሀይወቱ
 ፣ እንዲሁም ለፍጻሜዬ መልካም ከሆነ
 ወስንልኝ። አቅልልኝም። ረድኤትህንም
 ሙላልኝ። ለሃይማኖቱ፣ ለሀይወቱ፣ ለፍ
 ጻሜዬም መልካም ካልሆነ ከኔ አስወ
 ግደው። እኔንም ከርሱ አርቀኝ። ምንም
 ይሁን ምን መልካምን ወስንልኝ። በወሰ
 ንክልኝ የምረካ አድረግኝም።» (ቡኻሪ)

በእርግጥ አንድን ጉዳይ አላህ እንዲ
 መርጥለት ያደረገ፣ ሙአሚኖችን ያማከረ
 ከዚያም በውሳኔው የፀናና ያላወላወለ
 አይቆጭም። አላህ እንዲህ ብሏል፡-

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴿

«ወሻዳርሁም ፊልሎምሪ ፈጻንን
 ዓዘመተ ፈተወከል ዓለሏህ»

«በነገሩ ሁሉ አማክራቸው። ቁርጥ
 ሐሳብ ባደረግክም ጊዜ በአላህ ላይ
 ተመካ።» (አል-ጊምራን ፣ 159)

27. የጣትና የማታ ዜክርቶ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

عَلَىٰ مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

«አልሃም ዲላሂ ቀህሊሁ ወስሰላቱ ወስሰላሙ
ፍላ መን ላ ነቢዮ ገዕድ»

«ምስጋና ለአላህ ይገባው። አንድ ነው
። የአላህ ሰላትና ሰላም በነብያት መቋጫ
በሆኑት (ነብይ) ላይ ይውረድ።»
(አቡዳውድ)

٧٥ - أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ

سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي

الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ

بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ

الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿١﴾

1. የአረብኛ ለነብያት ገጽ 93 ላይ ይመልከቱ

75. «ከተረገመው ሰይጣን በአላህ እጠበቃለሁ። አላህ ከርሱ በቀር ሌላ አምላክ የለም። ሕያው፣ ራሱን ቻይ ነው። ማንንገላጅትም እንቅልፍም አይዘውም። በሰማያት ውስጥ ያለውና በምድር ውስጥ ያለው ሁሉ የርሱ ብቻ ነው። ያ እርሱ ዘንድ በፈቃዱ ቢሆን እንጂ የሚያማልድ ማን ነው? (ከፍጡሮች) በፊታቸው ያለውንና በኋላቸው ያለውን ሁሉ ያውቃል። በሻውም ነገር እንጂ በእውቀቱ በምንም ነገር አያካብቡም፤ (አያውቁም)። መንበሩ ሰማያትንና ምድርን ሰፋ። ጥበቃቸውም አያቅተውም። እርሱም ከሁሉ በላይ ታላቅ ነው።» (አል-በቀራህ ፥ 255)

۞ - ۷۶ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *

اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُولَدْ *
 * وَلَمْ يَكُنْ لَمْ كُفُوًا أَحَدٌ *¹

76. «በል:- አላህ አንድ ነው። አላህ (የሁሉ) መጠሪያ ነው። አልወለደም፤ አልተወለደም። ለርሱም አንድም ቢጤ ያለውም።» (አል-ሊክላስ 1-4)

۞ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ

1. የአረብኛ አገላለጽ ገጽ 90 ላይ የመለከቱ

شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ
 * وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ *
 وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 1:

«በል:- በተፍለቅላቂው ጉህ ጌታ ለጠ
 በቃለሁ:: ከፈጠረው ፍጡር ሁሉ ክፋት::
 ከሌሊትም ክፋት- በጨለመ ጊዜ!
 በተቋጠሩ (ክሮች) ላይ ተፈጻሚ ከሆኑት
 (ደጋጫ) ሴቶችም ክፋት! ከምቀኛም
 ክፋት+ በተመቀኘ ጊዜ (አጠበቃለሁ)
 በል::» (ሐል-ፈለቅ+1-5)

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ
 النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ * مِنْ شَرِّ
 الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ
 فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ
 وَالنَّاسِ 2:

«በል:- በሰዎች ፈጣሪ ለጠበቃለሁ::
 የሰዎች ሁሉ ንጉሥ በሆነው:: የሰዎች

1. የአረብኛ አገላለጽ ገጽ 91 ላይ ይመልከቱ

2. የአረብኛ አገላለጽ ገጽ 92 ላይ ይመልከቱ

እምላክ በሆነው። ብቅ እልም ባይ ከሆነው
 ጉትጓች (ሰይጣን) ክፋት። ከዚያ በሰዎች
 ልቦች ውስጥ የሚገተገት ከሆነው።
 ከጋሪኖችም ከሰዎችም (ሰይጣናት እጠበቃ
 ለሁ በል።)» (አል-ናስ +1-6) (አቡዳውድና
 ቲርሙዝይ)

۷۷ - «أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَهُ لَا
 شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ
 مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ وَأَعُوذُ
 بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا
 بَعْدَهُ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَسُوءِ
 الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ فِي
 النَّارِ وَعَذَابِ فِي الْقَبْرِ»

77. «አሰባሕና ወለሰበሐል ሙልኩ ሊልህ
 ወልሐምዱ ሊልህ ላሊህ ኢልላህ ወሕደህ
 ላሽሪክ ለሁ ለሁል ሙልኩ ወለሁል ሐምዱ
 ወሁወ ዐላ ኩልሊ ሽይኢን ቀዲይር፤ ረብሊ
 አሰላሉክ ሽይረ ማሬ ሃዘል የውመ ወሽይረ ማ
 ባዕደሁ ወአዑዙ ቢክ ሚንሸርሪ ማሬ ሐዘል
 የውመ ወሸርሪ ማ በዕደሁ፤ ረብሊ አዑዙ ቢክ
 ሚንል ከሰሊ ወሱሊል ኪበር፤ ረብሊ አዑዙ
 ቢክ ሚን ዐዛቢን ፊንናር ወዐዛቢን ፊል ተብር»
 «ማለዳ፤ ላይ ለመድረስ ነቅተናል። በዚህ
 ሰዓት ሉዓላዊነት የዓለማት ጌታ የሆነው
 የአላህ ነው። ምስጋና ለአላህ ነው። ከአላህ
 ውጭ ሌላ አምላክ የለም። አንድ ነው።
 አጋር የለውም። ሉዓላዊነት የርሱ ብቻ
 ነው። ምስጋናም የርሱ ብቻ ነው። እርሱ
 በሁሉም ነገር ላይ ቻይ ነው። ጌታዩ
 ሆይ! የዚህን ቀንና የቀጣዩን (የሌሊቱን)
 መልካም ነገር እጠይቅሃለሁ። ከዚህ ቀንና
 ከቀጣዩ (ከሌሊቱ) ክፉ ነገር በአንተ
 እጠበቃለሁ። አላህ ሆይ! ከሰንፍናና

1. ሲመሽ:- «ምሽት ላይ...» ይበሉ።

2. ሲመሽ:- «የዚህን ለሌሊትና የቀጣዩን
 (የቀኑን).....» ይበሉ።

መጥፎ ከሆነ እርጅና (ከመጃጃት) በእንተ
 እጠበቃለሁ። ጌታዬ ሆይ! ከእሳት ቅጣት
 +ከቀብር ውሰጥ ቅጣትም በእንተ
 እጠበቃለሁ።» (መ-ሰሊም)

78. - ۷۸ «اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ
 أَمْسَيْنَا ، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ
 وَإِلَيْكَ النُّشُورُ»

78. «አልሁምሙ ቢከ አሰበሐና ወቢከ
 አምሰይና፣ ወቢከ ነሐያ ወቢከ ነሙውት፣
 ወኢሰይንኩሹውር»

«አላህ ሆይ! በእንተ ለዚህ ማለዳ በቅ
 ተናል። በእንተም ለምሽት እንበቃለን፤።
 በእንተ ህያው ሆነናል። በእንተም እንም
 ታለን። መመለሻ ወደ አንተ ነው።»
 (ተርመ-ዝይ)

79. - ۷۹ «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ،
 خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ

1. ሲመሽ:- «በእንተ ለዚህ ምሽት በቅተናል።
 በእንተም ለመማለድ እንበቃለን...» ይበሉ።

وَوَعْدِكَ مَا امْتَنَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ
 مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ،
 وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ
 الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

79. «አልጊሁምም አንተ ረብሲ ባሊህ
 ኢልላ አንተ፣ ሽለቅተኒ ወለን ዐብዱክ ወለን ዐላ
 ዐላኤክ ወወዕዲክ መስተጠዕቱ አዑዙ ቢክ
 ሚን ሸርሪ ማለንዕቱ አቡዑ ለክ ቢኒዕመቲክ
 ዐለይዩ ወአቡአ ቢዘንቢ ፈገፈርቢ ፈኢንነሁ
 ባዩገፈፋዝዙኑውብ ኢልላ አንተ»

«አላህ ሆይ! አንተ አምላኬ ነህ።
 ከአንተ ውጭ ሌላ አምላክ የለም። ፈጥረ
 ህኛል። እኔ ባሪያህ ነኝ። እኔ የቻልኩትን
 ያክል ያንተን ቃል ኪዳን ለመሙላት
 እሞክራለሁ። ከሰራህው ነገር ከክፋው
 በአንተ እጠበቃለሁ። በኔ ላይ ለዋልከው
 ፀጋህ እውቅናን እሰጣለሁ። ሐጢአቴንም
 እናዘዛለሁ። ማረኝ። ከአንተ ውጭ
 ሐጢአትን የሚምር የለም።» (ቡኻሪ)

- 80 - «اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أَشْهَدُكَ

وَأَشْهَدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَمَلَائِكَتَكَ
 وَجَمِيعَ خَلْقِكَ، أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ
 إِلَّا أَنْتَ وَخَدَّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ
 مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ»

80. «አልላሁምም ኢንኒ አስበሐቱ
 አሽሐዱክ ወአሽሐዱ ሐመለተ ዐርሺክ፣
 ወመላኢክተክ ወጀሚ፣ ኸልቁክ፣ አንክ
 አንተልላሁ ላኢላሃ ኢልላ አንተ ወሐደክ
 ላሽሪክ ለክ፣ ወአንነ ሙሐመደን ዐብዱክ
 ወረሱሉክ»

«አንተንና ዙፋንህን የተሸከሙ
 (መላዕክትን) ሳስመሰክር አንግቻለሁ።፤
 አንተ አላህ መሆንህንና ከአንተ ውጭ ሌላ
 አምላክ አንደሌለተ አንድነትህን፣ አጋር
 አንደሌለህም፤ ሙሐመድም ባሪያህና
 መልዕክተኛህ መሆናቸውንም።።»- አራት
 ጊዜ።(አቡዳውና ቡኸሪ)

1. በምሽት:- «አንግቻለሁ» በሚለው ምትክ
 «አምሽቻለሁ» የሚለውን ቃል ይጠቁሙ ።

81 - «اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ
 بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَخَدَّكَ لَا شَرِيكَ
 لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ»

81. «አልጊሁምሙ ማ አሰበሃቢ ሚን
 ኒዕመተን አው ቢ አሃዲን ሚን ቸልቲክ
 ፈሚንክ ወሕደክ ላሽሪክ ለከ፣ ፈለከል ሐምዱ
 ወለከሽሹከር»

«አላህ ሆይ! በኔ ወይም ከፍጡራንህ
 በአንዱ ላይ ያነጋው¹. ፀጋ ከአንተና
 ከአንተ ብቻ የመነጨ ነው። አጋር
 የላህም። ምስጋናና ውዳሴ ይገባሃል።»
 (አቡዳውድና ነሳኦይ)

82 - «اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ
 عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي
 بَصَرِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. اللَّهُمَّ إِنِّي

1. በምሽት ወቅት ። «ያነጋው» የሚለውን
 «ያመሽው» በሚል ይተኩት።

أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَالْفَقْرِ، وَأَعُوذُ
بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

82. «አልሊሁምመ ዓፊይኒ ፊ በደኒ፣
ላልሊሁምመ ዓፊይኒ ፊ ሰምዒ፣ አልሊሁምመ
ዓፊይኒ ፊ በሰሪ፣ ላኢላሃ ኢልላ አንተ፣
አልሊሁምመ ኢንኒ ለዑዙ ቢክ ሚነል ኩፍሪ
ወልፈቅሪ ወላዑዙ ቢክ ሚን ዐዛቢል ቀብሪ
ላኢላህ ኢልላ አንተ»

«አላህ ሆይ! አካሌን ጤናማ አድርግ
ልኝ። አላህ ሆይ! ጆሮዬን ጤናማ አድር
ግልኝ። አላህ ሆይ! ዓይኔን ጤናማ
አድርግልኝ። ከአንተ ውጭ ሌላ አምላክ
የለም። አላህ ሆይ! ከክህደትና ከድህነት
በአንተ እጠበቃለሁ። ከቀብር ቅጣትም
በአንተ እጠበቃለሁ። ከአንተ ውጭ ሌላ
አምላክ የለም።»- ሦስት ጊዜ።

(አቡዳወድ፣ አህመድና ነሳአይ)

۸۳ - حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

83. «ሐሰቢዮልሷ ላሊህ ሊልገሁዎ
ዐለይሒ ተወክክልቱ ወሁፀ ረባቡል ዐርሺል
ዐዘይዎ»

«አላህ በቂዩ ነው። ከርሱ ሌላ
ሊመለክ የሚገባው ጋይል የለም። በርሱ
ተመካሁ። እርሱ የታላቁ ዓርሽ ጌታ
ነው።»- ሰባት ጊዜ። (አቡዳውድ)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ - ٨٤

وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي
أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ: فِي دِينِي وَدُنْيَايَ
وَأَهْلِي، وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي،
وَأَمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ
يَدَيْ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ
شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ
أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي

84. «አልጊሁምም ኢንኒ አስአሉኩ አል-
 ዐፍወ፣ ወል ዐፊየተ ፊድዱንያ ወል አፕረህ፣
 አልጊሁምም ኢንኒ አስአሉኩል ዐፍወ ወል
 ዐፍየተ ፊዲኒ ወዱንያየ ወአህሊ ወማሊ
 አልጊሁምም አስቱር ዐውረተ ወአሚን
 ረውዐተ፣ አልጊሁምም ኢህፈዝኒ ሚን በይኒ
 የደይየ ወሚን ኸልፊ ወዐን የሚኒ ወዐን
 ሸማሊ ወሚንፈውቁ ወአዑዙ ቢዐዘመተክ እን
 ሉግታለ ሚን ተሕተ»

«አላህ ሆይ! በዚህችም ሆነ በቀጣዩ
 ዓለም ይቅርታንና ጤንነትን እጠይቅሃ
 ለሁ። አላህ ሆይ! በሃይማኖቴ፣ በዚህች
 ዓለም ሀይወቴም፣ በቤተሰቦቼም፣ በንብ
 ረቴም ደህንነትን እጠይቅሃለሁ። አላህ
 ሆይ! ነውሬን ሸፍንልኝ። አላህ ሆይ!
 ከፊት ለፊቴ፣ ከጊላዬም፣ ከቀኜም፣ ከግ
 ሬዬም፣ ከበላዬም ጠብቀኝ። ከበታቼም
 እንዳልጠቃ በአንተ እጠበቃለሁ።»

(አቡዳውድና ኢብን ማጃህ)

«اللَّهُمَّ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ - ٨٥
 فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ
 وَمَلِيكُهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ

بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ
 وَشَرِّكَهٖ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا،
 أَوْ أَجْرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ»

85. «አልጊሁምመ ዓሊመል ገይቢ ወሽሽሃደህ፣ ፋጢረሰሰማዋቲ ወል አርድ፣ ረብበ ኩልሊ ሸይኢን ወመሊኩህ፣ አሸሀዱ አገላሊሃ ኢልላ አንተ፣ አዑዙ ቢከ ሚን ሸርሪ ነፍሲ፣ ወሚን ሸርሪ ሸይጧኒ ወሸሪኪሂ፣ ወለን አቅተሪፍ ዐላ ነፍሲ ሱውአን አው አጁርረሁ ኢላ ሙሰሊሚን»

«ፍቅንም ቅርብንም የምታውቅ፣ የሰማ ያትና የምድር ፈጣሪ የሆንክ አላህ ሆይ! የሁሉም ነገር ጌታ ነህ። የሁሉም ነገር የበላይ ተቆጣጣሪ ነህ። ከአንተ ሌላ የሚመለከ ጋይል የለም። ከነፍሴ ክፉ ነገር፣ ከሸይጣንና አጋሮቹ ተንኮል፣ በራሴ ወይም በአንድ ሙሰሊም ላይ ክፉ ነገር እንዳልፈፀምም በአንተ እጠበቃለሁ።»
 (ቴርሙዝይና አቡዳወድ)

— ٨٦ — بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ
 شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

86. «ሲሰሚልላሂል ለዚ ላዖዱርፍ መዐ ኢሰሚሂ ሸይሉን ፊል አርዲ ወላ ፊሰሰማኢ ወሁወሰሰሚዑል ዓሊይም»

«በአላህ ስም! እርሱ (አላህ) ከስሙ ጋር (በስሙ የተጠበቁትን) በሰማይም በምድርም ምንም ነገር አይጉዳቸውም:: እርሱ ሰሚም አዋቂም ነው::»- ሦስት ጊዜ: (አቡዳወድ! ቲርሙዝይ እና ኢብን ማጀህ:)

87. «رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ

دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا»

87. «ረዲይቱ ሲልላሂ ረብበን! ወቢል ኢሰላሚ ዲነን! ወቢ ሙሐመዲን ክሊየን»

«በአላህ! አምላክነት - በኢሰላም ሃይማኖትና በሙሐመድ ነብይነት ረክቻለሁ::»- ሦስት ጊዜ:: (አህመድ ስላይ! ኢብን ማጀህና ቲርሙዝይ)

88. «يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ

أَسْتَفِيثُ أَضْلِغْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ»

88 «ያሐይዩ ያቀይዩውም ቢረህሙትክ
አስተጋይሱ፣ አሰሊህ ሲ ሸእኒ ኩልሊሂ ወላ
ተኪልኒ ኢላ ነፍሲ ጠርፈተ ዐይኒን»

«አንተ ህያው የሆንክ አምላክ ሆይ!
አንተ ራስክን የቻልክ አምላክ ሆይ! በእዝ
ነትህ እታገዛለሁ። ጉዳዩን ሁሉ የተስተ
ካከለና መልካም አድርገልኝ። ለቅፅ በት
አንኳ አኔን ለራሴው ብቻ አትተዎኝ።»
(ሐኪም)

89 - «أَضْبَحْنَا وَأَضْبَحَ الْمَلِكُ لَكَ

رَبِّ الْعَالَمِينَ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ

هَذَا الْيَوْمِ : فَتْحَهُ ، وَنَصْرَهُ وَتَوْرَهُ ،

وَبَرَكَتَهُ ، وَهُدَاهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ

مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ»

89. «አስገላገና ወአስበሐል መልኩ
ሊልላሂ ረብሊል ወላጊን፣ አልጋሁምም ኢንኒ
አስለሉክ ሽይረ ሐዘል የውም ፈትሐሁ፣
ወነሰረሁ ወኑረሁ፣ ወበረከተሁ፣ ወሁዳሁ፣

ወአውዙ ቢከ ሚን ሸርሪ ማፊሒ ወሸርሪ ማበዕደሁ»

«ለመማለድ በቅተናል። በዚህ ሰዓት ልዕልና የዓለማት ጌታ ለሆነው አላህ ነው። አላህ ሆይ! የዚህን ቀን መልካም ነገር፣ ስኬቱን፣ ድሉንና ብርሃኑን፣ እንዲሁም ረድኤቱንና በዚህ ቀን ትክክለኛ ፍኖትን መጨበጥን እጠይቅሃለሁ። ከርሱና ከርሱ ቀጥሎ ከሚመጣው ጊዜ ክፉ ነገር በአንተ እጠበቃለሁ።»

(አቡዳወድ)

90. «أَضْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِيْنَا إِبْرَاهِيمَ، حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ»

90. «አሰገህና ዐገ ፈጥረቲል ኢስላም ወአገ ከሊመቲል ኢቸላስ ወዐገ ዲኒ ነቢይን መሐምመዲን ሰልላላሁ አለይሃ ወሰላም ወዐገ ሚልለቲ አቢና ኢብራሂም፣ ሃኒፈን መሰሊመን ወማ ካን ሚነል መሸሪሒይን»

«በኢሰላማዊ ተፈጥሯችን፣ በመልካም ንግግር (ከሊመተል ኢቸላስ)፣ በነብያችን በሙሐመድ ሃይማኖት፣ ቀጥያላ ሙስሊም በነበረውና ከሙሽሪኮች ባልነበረው በአባታችን በኢብራሂም ጉዳና ላይ እንደ ፀናን አነጋገር፡፡» (አህመድ)

91. «سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ»

91. «ሱብሃን አልላሂ ወቢሐምዲሂ»
«ለአላህ ጥራት ይገባው፣ ምስጋናም፡፡»-
መቶ ጊዜ፡፡ (ሙስሊም)

92. «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ»

لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

92. «ላኢላህ ኢልላ ላህ ወሀደህ ላሽሪክ ላህ ለሁል ሙልኩ ወለሁል ሃምዱ ወሁወ ዐላ ኩሊ ሸይኢን ቀዲር»

ከአላህ ውጭ ሌላ አምላክ የለም፡፡ አንድ ነው፡፡ አጋር የለውም፡፡ ንግሥና ለርሱ ብቻ ነው፡፡ ምስጋናም ለርሱ ተገቢው

ነው። እርሱ በሁሉም ነገር ላይ ቻይ
 ነው።»- አሥር ጊዜ ተካልተቻለ አንድ
 ጊዜ ። (አቡዳወድ፣ ኢብን ማጀህና አሀመድ)

93- «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
 لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى
 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

93. «ላኢላላ ኢልላላህ ወሀይሁ ላሽሪክ
 ለሁ ለሁል ሙልኩ ወለሁል ሃምዱ ወሁወ ዐላ
 ቡልሊ ሸይኢን ቀዲር»

«ከአላህ ውጪ ሌላ አምላክ የለም።።
 አንድ ነው። አጋር የለውም።። ንግሥና
 የርሱ ብቻ ነው። ምስጋናም ተገቢው
 ነው። እርሱ በሁሉም ነገር ላይ ቻይ
 ነው።»-ንጋት ላይ መቶ ጊዜ። (ቡኻሪና
 ሙስሊም)

94- «سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ : عَدَدَ
 خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِينَةَ عَرْشِهِ وَمَدَادَ
 كَلِمَاتِهِ»

94. «ሱብሀንልላሂ ወቢሃምዲሂ አደደ
ኸልቲሂ ወሪዲ ነፍሲሂ ወዚነተ አርሺሂ
ወጊዳደ ከሊማቲህ»

«ለአላህ ጥራት ይገባው። ምስጋናም።
በፍጡራት ቁጥር ልክ! ነፍሱ በወደደ
ቸው ልክ! በዙፋኑ ከብደት ልክ! በቃላቱ
በዛት ልክ።» - ሦስት ጊዜ + ንጋት ላይ።
(ሙስሊም)

95 - «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا،
وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا»

95. «አልላሁምሙ ኢንኒ አስአሉከ
ዲልሙን ናራዐን ወሪዝቱን ጠይበን ወዐሙለን
ሙተቀቢላ»

«አላህ ሆይ! ጠቃሚ እውቀትን + መልካ
ም የሆነ ሲላይን + ተቀባይነት ያለውን
ተግባርም እጠይቅሃለሁ።» - ንጋት ላይ።
(ኢብን ማደህ)

96 - «أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ»

96. «አስተገረፍልላሂ ወላቱሉ ኢሊይህ»
«አላህን ምህረትን እማፀ ናለሁ። ወደርሱ

በፀፀት እመለሳለሁ::» -በቀን መቶ ጊዜ::
(ቡኻሪና ሙስሊም)

«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ - 97

«مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ»

97. «አሉዙ ቢከሊማቲልላሂትታማቲ
ሚንሸሪ ማሽለቅ»

«ከፍጡራን ተንኮል ምሉዕ በሆኑት
የአላህ ቃላት እጠበቃለሁ::» -ምሽት ላይ
ሦስት ጊዜ:: (አህመድና ነሳአይ)

«اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ نَبِيِّنَا - 98

«مُحَمَّدٍ»

98. «አልላሁምሙ ሶልሊ ወሰሊም ዐ
ክሊይና ሙሃምሙዲን»

«አላህ ሆይ! በነብዩ ላይ ሰላምታ
አውርድ:: ሰላም አስፍንም::» - አሥር
ጊዜ (ጠበራኒ)

28. ከመኝታ በፊት የሚባሉ ዚክርቶ

99. ነብዩ(ሶ.ዐ.ወ) ዘወተር ከመተኛ ታቸው በፊት ሁለት መዳፎቻቸውን በማጋጠም ከላያቸው ላይ ትፍ ትፍ ይሉባቸዋል። ከዚያም የሚከተሉትን ያነባሉ፡-

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ﴾

أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿١﴾

«በል፡- አርሱ አላህ አንድ ነው።። አላህ (የሁሉ) መጠጊያ ነው።። አልወለደም።። አልተወለደም።። ለርሱም አንድም ቢጤ የለውም።።» (አል-አኸላስ 1-4)

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ

شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ

* وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ *

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٢﴾

1 ጥረጥፍ-ገሰገሳ ገጽ 98 ላይ ይመልከቱ

2 ጥረጥፍ ለነባት-7 ገጽ 91 ላይ ይመልከቱ

«በል:- በተፍለቅላቂው ጉሀ ጌታ
 እጠበቃለሁ:: ከፈጠረው ፍጡር ሁሉ
 ክፋት:: ከሌሊትም ክፋት- በጨለመ ጊዜ::
 በተቋጠሩ (ክሮች) ላይ ተፈጻሚ ከሆኑት
 (ደጋሚ) ሌቶችም ክፋት:: ከምቀኛም
 ክፋት- በተመቀኘ ጊዜ (እጠበቃለሁ
 ብል::)» (አል-ፈለቅ 1-5)



﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ *
 * إِلَهِ النَّاسِ * مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ
 الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ
 النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾

«በል:- በሰዎች ፈጣሪ እጠበ
 ቃለሁ:: የሰዎች ሁሉ ንጉሥ በሆነው::
 የሰዎች አምላክ በሆነው:: ብቅ አልም ባይ
 ከሆነው ጉትጓት (ሰይጣን) ክፋት:: ከዚያ
 ም በሰዎች ልቦች ውስጥ የሚገተገት
 ከሆነው:: ከጋኔኖችም ከሰዎችም (ሰይጣናት
 እጠበቃለሁ ብል::)» (አል-ናስ 1-6)

1. የአረብ ጽሑፍ ስም ላይ ይመልከቱ

በመቀጠልም በመዳፎቻቸው ከእነ
 ላቸው የቻሉትን ያክል ያብሉ ነበር።
 ከራሳቸው በመጀመርያ ፊታቸውንና
 በፊታቸው በኩል ያሉ የአካል ክፍሎቻቸውን
 ይዳብሳሉ። ከዚያም ሌሎችን የአካል
 ክፍሎቻቸውን። ይህንኑ ሦስት ጊዜ በመደ
 ጋገም ይፈጻማሉ። (ቡኻሪና ሙስሊም)

۱۰۰ - ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ

الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي

السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ

عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا

خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا

بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝ ۱

100. «አላህ ከእርሱ በቀር ሌላ አምላክ
 የለም። ሕያው ራሱን ቻይ ነው።

1. የአረብኛ አነባቡን ገጽ 93 ላይ ይመልከቱ

ማንገላጀትም እንቅልፍም አትይዘውም።
 በሰማያት ውስጥና በምድር ውስጥ ያለው
 ሁሉ የርሱ ብቻ ነው። ያ እርሱ ዘንድ
 በፈቃዱ ቢሆን እንጅ የሚያማልድ ማን
 ነው? (ከፍጡሮች) በፈታቸው ያለውንና
 ከጊላቸው ያለውን ሁሉ ያውቃል።
 በሻውም ነገር እንጅ ከእውቀቱ በምንም
 ነገር አያካብቡም + (አያውቁም)። መንበሩ
 ሰማያትንና ምድርን ሰፋ። ጥበቃቸውም
 አያቅተውም። እርሱም የሁሉ የበላይ
 ታላቅ ነው።» (አል-ብቀራህ + 255) (ቡኻሪ)

۞ - ۱۰۱ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ
 مِنْ رَبِّهِ، وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ،
 وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ
 رُسُلِهِ، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ
 رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
 نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا

أَكْتَسَبْتُ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ
 أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِكْرَامًا
 كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا
 وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا
 وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا
 عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿

101. «አመነርረሱሉ ቢማ ኡንዚላ ኢላይሂ
 ሚንረቢሂ ወልሙአሚኑን ኩሉን አመነ
 ቢልላሂ ወመላኢከቲሂ ወኩቱቢሂ ወሩሱሊሂ
 ላኑፈሪቁ ቢይነ አሐዲን ሚን ፋሱሊህ ወቃሉ
 ሱሚእና ወአጠእና ጉፍራነከ ረብበና
 ወኢላይክል መሂር፣ ላዩከሊቱልላሁ ነፍሶን
 ኢልላ ወሰለሃ ለሃ ማከሰበት ወዐላይሃ
 መከተሰበት ረብበና ላቱአኚዝና ኢንነሲና አው
 አኸጠእና ረብበና ወላ ተሀሚል ዐላይና ኢሰረን
 ከማ ሐመልተሁ አሰልሰዚይነ ሚን ቀብሊና
 ረብበና ወላ ቱሐምሚልና ማላጣቀተ ለና ቢህ
 ወዕቶ እና ወግፈር ለና ወርሃምና አንተ
 መውላና ፈንሱርና አሰል ቀውሚል ካፈሪን »

«መልዕክተኛው ከጌታው ወደርሱ በተወረደው አመነ። ምእምናችም (እንደ ዚሁ)፤ ሁሉም በአላህም፤ በመላዕክቱም፤ በመጽሐፍቱም፤ በመልዕክተኞችም ከመልዕክተኞቹ በእንድም መካከል አንላይም (የሚሉ ሲሆኑ) አመኑ። ሰማን፤ ታዘዝንም። ጌታችን ሆይ! ምህረትህን (እንሻለን)። መመለሻም ወዳንተ ብቻ ነው። አላህ ነፍስን ከችሎታዋ በላይ አያስገድዳትም፤ ለርሷ የሰራችው አላት በርሷም ላይ ያፈራችው (ኃጢያት) አለባት። (በሉ)፡- ጌታችን ሆይ! ብንረላ፤ ወይም ብንስት አተያዘን፤ (አትቅጣን)፤ ጌታችን ሆይ!! ከባድ ሽኩቻን ከኛ በፊት በነበሩት ላይ እንደሚንከው በእኛ ላይ አትሚንብን፤ ጌታችን ሆይ! ለእኛም በእርሱ ችሎታ የሌለንን ነገር አታሸከመን፤ ከኛም ይቅርታ አድርግ፤ ለኛም ምህረት አድርግ፤ እዘንልንም፤ ዋቢያችን እንተ ነህና፤ በካሃዲዎች ሀዘቦች ላይም እርዳን።» (አል-በቀራህ፥ 285-286) (መ-ሰሊም)

۱۰۲ - بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنِي،
وَبِكَ أَرْفَعُهُ، فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْنِي،

وإن أرسلتها فأحفظها، بما تحفظ به

عبادك الصالحين»

102. «ጢሎጂክ ረብቢ ወዳእቱ ደገቢ ወቢክ ለርፈሉህ ኢን ለምሰክተ ነፍሲ ፈርሐምሃ ወኢን ለርሰልተሃ ፈሀፈዝሃ ቢማ ተሀፈዝ ቢሂ ኢባደክ ለሰላሊሂን»

«ጌታዬ ሆይ! በስምህ ጉኔን ለሳርፊ ያለሁ:: በስምህም ለነሳዋለሁ:: ነፍሴን በዚያው ካስቀራህት ለዘንላት:: ከላክካት ደግሞ መልካም ባሮችህን በምትጠብቅበት (ሰልትህ) ጠብቃት::» (ቡኻሪና ሙስሊም)

۱۰۳ - «اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَ نَفْسِي

وَأَنْتَ تَوْفَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا،

إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَأَحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ

لَهَا. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ»

103. «ለልላሁምም ኢንክ ኸለቅተ ነፍሲ ወለንተ ተወፋሃ ለክ ሙግቱሃ ወመሀያሃ ኢን

አሀያይተሃ ፈሀፈዝሃ ወኢን አመተተሃ ፈገፈር
ሰሃ አልገሁምመ ኢንኒ አሰለሉክል ዐፊያህ»

«አላህ ሆይ! ነፍሴን ፈጥረሃታል።
የምትገድላትም አንተው ነህ። ሞቷም
ሀይወቷም ላንተ ነው። ሀያው ካደረግካት
ጠብቃት። ከገደልካት ደግሞ ምሀረትህን
ሰግላት። አላህ ሆይ! ጤንነትን አጠይቅ
ሃለሁ።» (ሙስሊምና አሀመድ)

۱۰۴ - «اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ

تَبَعْتُ عِبَادَكَ»

104. «አልገሁምመ ቲኒ አሃበከ የውመ
ተብለሉ ዲባደክ»

«አላህ ሆይ! ባሮችህን በምት ቀስቅስበት
ወቅት ከቅጣትህ ጠብቀኝ።» (አቡዳውድ)

۱۰۵ - «بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أُمُوتُ

وَأَحْيَا»

105. «ቢሰሚክልገሁምመ አሙተ
ወአሀያ»

«አላህ ሆይ! በስምህ እሞታለሁ! ነፍሱም
እዘራለሁ።» (ቡኻሪና ሙስሊም)

١٠٦ - «سُبْحَانَ اللَّهِ (ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ) وَالْحَمْدُ

لِلَّهِ (ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ) وَاللَّهُ أَكْبَرُ (أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ)»

106. «ሱብከነልላሂ ወልሃምዱ ሊልላሂ ወልላሁ አከበር»

«አላህ ሆይ! ጥራት ይገባህ» ሠላሣ ሶስት

ጊዜ! «ለአላህ ምስጋና ይገባው» ሠላሣ ሶስት

ጊዜ! «አላህ ከሁሉም የላቀ ነው» ሠላሣ ሶስት

ጊዜ :: (ቡኻሪና ሙስሊም)

١٠٧ - «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ

وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ

شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنزِلَ

التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ، وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ

مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ.

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ،

وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ

الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ
 الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا
 الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ»

107. «አልላሁምም ረብሰሰሰማዋቲስ ሰብዒ ወረብበል ዐርኪል ዐዚም ረብበና ወረብበ ኩልሰ ሸይኢን ፋሊቀል ሐቢ ወንነዋ ወሙንዚላት ተውራተ ወልኢንጂሊ ወልቶርቃኒ አዑዙቢክ ሚን ሸርሪ ኩልሊ ሸይኢን አንተ አጊዙን ቢንሲዮቲሂ አልላሁምም አንተል አወሉ ፈለይሰ ተብላክ ሸይኡን ወአንተል አጊሩ ፈለይሰ ባዕደክ ሸይኡን ወአንተዝዛሂሩ ፈለይሰ ፈውቀክ ሸይኡን ወአንተል ባጢኑ ፈለይሰ ዱነክ ሸይኡን አቅዲ ዐንና ደይነ ወአገኒና ሚነልፈቅረ»

«የሰባቱ ሰማያት አምላክ፣ የታላቁ ዓርሽም አምላክ የሆንከው አላህ ሆይ! አምላካችን፣ የሁሉም ነገር አምላክ፣ ፍሬዎችን የምትፈለቅቅ፣ ተውራትንና ኢንጂልን፣ ፋርቃንንም ያወረድክ የሆንክ አላህ ሆይ! ከሁሉም ነገር ክፋት በአንተ አጠበቃለሁ። ሁሉንም ነገር መቆጣጠር

ትችላለሁ። አላህ ሆይ! እንተ የመጀመሪያው ነህ። ከእንተ በፊት ምንም ነገር የለም። የመጨረሻውም ነህ። ከእንተ በኋላ ምንም ነገር አይኖርም። እንተ ግልፅ ነህ። ከእንተ በላይ ምንም ነገር የለም። ድብቅ ነህ ። ከእንተውጭም ምንም ነገር የለም። እዳችንን አሰወግድልን። ከድህነት ግላግላህ ክብረትን ለግሰን።» (ሙስሊም)

۱۰۸ - «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا

وَسَقَانَا، وَكَفَانَا، وَأَوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ

لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤَيِّي»

108. «አልሐምዱ ሊልላሂ አልሐዚ አጥሎና ወሰቃና ወከፋና ወአዋና ፈከም ሚምመን ላ ካፊዮ ለሁ ወላ ሙአዊዮ»

«ለበላንና ላጠጣን፣ ለተንከባከበንና ላሰጠጋን አላህ ምስጋና ይገባው። ተንከባካቢና አሰጠጋ የሌላቸው ሰንት ሰዎች አሉ!» (ሙስሊም)

۱۰۹ - «اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ
 وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ،
 أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ
 الشَّيْطَانِ وَشَرِّهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى
 نَفْسِي سُوءًا، أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ

109. «አልሁምመ አሊመል ገይቢ
 ወሽሽሃደቲ ተጢሪሰሰግዋቲ ወልአረዳ ረብሳ
 ኩልላ ሽይሊን ወመሊከሁ አሽሃጽ አገላሊህ
 ኢልላ አንተ አዑዙቢክ ግን ሽርሪ ነፍሲ
 ወግን ሽርሪ ሽሽይጣኒ ወሺርኪሂ ወአን
 አቅተሪፍ ዐላ ነፍሲ ሱአን አው አጽርረሁ ኢላ
 መሰሊም»

«ናቅንም ቅርብንም አዋቂት
 የሰማያትና የምድር ፈጣሪ የሁሉም
 ነገር አምላክና ገዥ የሆንከው አላህ ሆይ!
 ከአንተ ውጭ ሌላ አምላክ እንደሌለ
 እመሰክራለሁ። ከነፍሴ ተንኮልተኝ ከሽይ
 ግንና ከአጋሮቼ ተንኮልኛለሁ በራሴ

ወይም በሙስሊሞች ላይ መጥፎ ከመፈፀ
 ምም በእንተ እጠበቃለሁ፡፡»
 (አቡዳወድና ቲርሙዝይ)

110. «አል-ሰጅደህ» እና «አል-ሙልከ»
 ምዕራፎችን ያንብቡ፡፡ (ቲርሙዝይና ነላእይ)

۱۱۱ - «اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي
 إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ
 وَجْهِي إِلَيْكَ، وَأَلْبَجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ،
 رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنجَا
 مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي
 أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ»

111. «አልሁምሙ አሰለሙኑ ነፍሲ
 ኢላይክ ወፈወወድቲ አምሪ ኢላይክ
 ወወጅደህቲ ወኢሂ ኢላይክ ወአልጅእቲ ዛህሪ
 ኢላይክ ረገበተን ወረሀበተን ኢላይክ ሳመልጅእ
 ወላ መንጃ ሚንክ ኢልላ ኢላይክ አመንቲ»

ቢኪታቢካልቢኪ አንዘልተ ወቢኪይይካልቢኪ
አርሰልተ »

«አላህ ሆይ! ነፍሴን ለአንተ አስረክ
ቢያለሁ:: ጉዳዩን ሁሉ ወደ አንተ አስጠ
ግቻለሁ:: ፊቴን ወደ አንተ አዙሪ ያለሁ::
ጀርባዬን ወደ አንተ መልሻለሁ:: (እርካ
ታህን ለማግኘት) በመጓጓት! (ቁጣህን)
በመፍራት:: መመላሻም! ከአንተ
(ከቅጣትህ) ነፃ መውጫም ወደአንተ
ከመመለስ ውጭ ሌላ መንገድ የለም ::
ባወረድከው ኪታብ! በላከው ነብይም
አምኛለሁ::» (ቡኻሪና መስሊም)

29. ሌቢት ነቅተው የመኝታ
አቅጣጫዎን ሲቀይሩ የሚሉት ዳዓ

۱۱۲- «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ،
رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ»

112. «ላሊህ ኢ ለልሁል የሒዳ ቀህሩ ረበብሰማዎቲ ወልሐርዲ ወማ በይነሁመል ዐዚዙል ገፍቶ»

«ከላሊህ ውጭ ሌላ አምላክ የለም። አንድና ኃያል ነው። የሰማያትና የምድር፣ በመካከላቸው ያሉ ነገሮችም አምላክ። አሸናፊና መሀሪ።» (ሐኪምና ነላእይ)

30. ሲሲት በድንገት (በድንጋጤ) ሲባንኑ ወይም በቸኝነት ሲሰማዎ የሚሉት ዱዳ

113 - «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَخْضَرُونَ»

113. «እዑዙ ቢከሊማቲልላሃትታማቲ ሚን ገደቢሂ ወሊቃቢሂ ወሸርረ ኢባዲሂ ወሚን ሐመዛቲሸሸያጢይኒ ወላን የሀዱሩን»

«ምሉዕ በሆኑት የላሊህ ቃላት፡- ከቁጣ ውና ከቅጣቱ፣ ከባሪያዎቹ ተንኮል

እንዲሁም ከሰይጣናት ጉትጉታና ቀረቤታ
እጠብቃለሁ።» (አቡዳውድና ቴርሙዝይ)

**31. ሕልምና ቅብኸር
ሲመሰክቱ የሚሉት ዲዓ**

114. በግራዎ በኩል ይተንፍሱ- ሦስት
ጊዜ። (ሙስሊም)

«ከሸይጧንና ካዩት ነገር ክፋት በአላህ
ይጠበቁ።» (አውዙ ቢልላሂ ሚንሸይጧኒር
ረጂዎ) - ሦስት ጊዜ። (ሙስሊም)

«ያዩትን ለማንም አይናገሩ።»

(ሙስሊም)

«የመኝታ አቅጣጫ ይቀይሩ።»

(ሙስሊም)

115. «ከፈለጉ ተነስተው ይስገዱ።»

(ሙስሊም)

32. የዊትር ቁኑት ዲዓ

116 - «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ،
وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ

تَوَلَّيْتُ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أُعْطَيْتَ، وَفِي
 شَرِّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى
 عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، [وَلَا يَعِزُّ
 مَنْ عَادَيْتَ]، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

116. «አልጊሁም መሀዲኒ ፊይመን ሃይይተ
 ወአፊኒ ፊይመን ሃይይተ ወተወለኒ ፊይመን
 ተወለይተ ወባሪክ ሲ ፊይማ አአጠይተ ወቂኒ
 ሸርረ ማቀደይተ ፊኢንነክ ተቅዲ ወላ ዩቅዳ
 አለይክ ኢንነሁ ላዩዚልሉ መን ዋለይተ ወላ
 ዩኢዝዙ መን አይይተ ተባሪክተ ረብሰና
 ወተአለይተ»

አላህ ሆይ! ሌሎችን እንዳቀናኸው
 እኔንም አቅናኝ። ለሌሎች ጤና እንደሰ
 ጠኸው ለእኔም ሰጠኝ። ለሌሎች ዋቢ
 እንደሆንክ ለእኔም ዋቢ ሁኔታ። በሰጠኸኝ
 (ፀጋ) ረድኤትህን ጨምርልኝ። ከወሰን
 ከው ክፋ ነገር ጠብቀኝ። አንተ ትወስና
 ለህ። በአንተ ላይ አይወሰንብህም። አንተ
 የተወዳጀኸው አይዋረድም። አንተ ጠላት
 የሆንከው ክብር አይጎናፀፍም። የተቀደከና
 ልዑል ነህ። (አስሐብ ሱነን አራቱም!

አህመድ፣ ዳረምይ፣ ሐኪምና በይሐቅይ)

117 - «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ

سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ،

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ،

أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ»

117. «አልሁምመ ኢንኒ ለአዙ ቢራዳክ ሚን ሰኸጢክ ወቢሙአፋቲክ ሚን ሁቁቡቲክ ወለዑዙ ቢክ ሚንክ ላአሀሲ ሰናአን ዐለይክ አንተ ከማ አሰነይተ ዐላ ነፍሲክ»

«አላህ ሆይ! በእርካታህ ከቁጣህ በይቅር ባይነትህ ከቅጣትህ አጠበቃለሁ። በአንተ ከአንተ አጠበቃለሁ። አንተ ራስክን ያወደስከውን ያክል ላወድስህ አይቻልኝም።» (አስሐበ ሱነን አራቲና አህመድ)

118 - «اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ

نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَخْفِدُ،

نَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ

عَذَابِكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحَقًا. اللَّهُمَّ إِنَّا
 نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ
 الْخَيْرَ، وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ،
 وَتَخَضَعُ لَكَ، وَتَخْلَعُ مَنْ يَكْفُرُكَ»

118. «አልላሁምመ ኢይያክ ነዕቡዱ ወለከ
 ኑሰልሊ ወነሰቹዱ ወኢሊይክ ነሰላ ወነሀፊዱ
 ነርቹ ራህመተክ ወነኸሻ አሃበክ ኢንነ አሃበክ
 ቢልካፊሪይነ መልሀቁን! አልላሁምመ ኢንና
 ነሰተኢይነክ ወነሰተገፊናክ ወነሰኒ ዐላይክል
 ኸይረ ወላ ነከተናክ ወነአሚኑ ቢከ ወነኸይኦ
 ለክ ወነኸለኦ መን የከተናክ»

«አላህ ሆይ! አንተን ብቻ እናመልካለን። ላንተ እንሰግዳለን! እናጉበድዳለን። ወደአንተ እንሮጣለን! እንገሰግላለን። እዝነትህን እንሻለን። ቅጣትህን እንፈራለን። ቅጣትህ ካህድያንን ያገኛል። አላህ ሆይ! እርዳታህን እንጥይቅሀለን። ምህረትህን እንማፀንሃለን። እናወድስሃለን። አንክድህም። ባንተ እናምናለን። ላንተ እንንበረከካለን። አንተን የካደህን እንተዋለን።» (በይሐቅይ)

**33. ዊትርን ካጠናቀቁ በኋላ
የሚባል ዚክር**

119 - «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ»

119. «ሱብሃና መሊክቱል ቁድሱሲ»
«በፀ-እ የሆነው ጌታ ከጉደሉ ነገሮች
የጠራ ነው።» ሦስት ጊዜ። ሦስተኛውን
ድምፅዎን ከፍ በማድረግና በመላብ
ይበሉ።

«رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ»

«ረብቢል መላእክቲ ወርሩሂ»
«የመላእክታንና የመንፈሱ አምላክ»
የሚለውን ሀረግዎ ያካሉ።

(ነላእይ)

**34. በትካዜና በሐዘን ወቅት
የሚባል ዱዳ-**

120 - «اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ،

ابْنُ أُمَّتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ

حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِي قَضَاؤِكَ، أَسْأَلُكَ
 بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ،
 أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا
 مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ
 الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ
 قَلْبِي، وَتُورَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُزْنِي،
 وَذَهَابَ هَمِّي

120. «አልላህምመ ኢንኒ ዐብዱክ ኢብኑ
 አብዱክ ኢብኑ አመተክ ናቢየተይ ቢየዲክ
 ማዲን ፊይየ ሐኩመኩ አድሱን ፊይየ ቀዳሱክ
 አስአሉክ ቢኩልሊ ኢሰሚን ሁወ ለክ
 ሳምመይተ ቢሂ ነፍሱክ አው አንዘልተሁ
 ፊኪተቢክ አው አልሰምተሁ አሐደን ሚን
 ሽልዊክ አዊስተአሰርተ ቢሂ ፊይ ኢልሚን
 ገይቢ ኢንደክ አንተደአለል ቆርአን ረቢዐ
 ቀልቢ ወኑሪ ሰድሪ ወደላክ ሐኩንኒ ወዘሃበ
 ሐምሚ»

«አላህ ሆይ! እኔ ባሪያህ፣ የወንድ ባሪያህም፣ የሴት ባሪያህም ልጅ ነኝ። ሁለ ገገሬ በእጅህ ነው። ውሳኔህ በኔ ላይ ተፈጻሚ ብይንህ ፍትሃዊ ነው። ቁርአንን የቀልቤ መርጊያ፣ የልቦናዬ ብርሃን፣ የሐዘኔ መፅናኛና የጭንቄ ማስወገጃ ታደርግ ልኝ ዘንድ በስሞችህ ሁሉ እማፀንሃለሁ። አንተ ራስህን በጠራህባቸው ወይም ኪታ ብህ ውስጥ ባሰፈርካቸው፣ ከፍጡራንህ ለአንዱ ባስተማርካቸው ወይም ለማንም ባልገለፅካቸው ስሞችህ።» (አህመድ)

۱۲۱ - «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرُّجَالِ»

121. «አልላሁምመ ኢንኒ ለዑዙቢካ ሚንል ሃምሚ ወል ሐዘኒ ወልአጅዚ ወልከሰሊ ወልቡኸሊ ወል ጁብኒ ወደላኢድደይኒ ወገለበቲርራጃል»

«አላህ ሆይ! ከሐዘንና ትካዜ፣ ከደካማ ነትና ስንፍና ከስስትና፣ ፍርሃት፣ ከእዳ

ግናና ከሽንፈት በአንተ እጠበቃለሁ።»

35. የጥንቅ ጊዜ ዳዓ

۱۲۲ - «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ،
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ
الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ»

122. «ላኢላህ ኢ ለልላሁል አዚይሙል
ሐሊይሙ ላኢላህኢልለልላሁ ረብቡል ዐርሺል
ዐዚይም ላኢላህ ኢልለልላሁ ረብቡሰሰማዋተ
ወረብቡል አርዲ ወረብቡል ዐርሺል ከሪይም»

«ከላላህ ውጭ ሌላ አምላክ የለም።።
ታላቅና ፅኑ ነው።። ከላላህ ውጭ ሌላ
አምላክ የለም።። የታላቁ ዐርሽ ጌታ ነው።።
ከላላህ ውጭ ሌላ አምላክ የለም።።
የሰማያትና የምድር፣ እንዲሁም የታላቁ
ዓርሽ ጌታ ነው።።» (ቡኻሪና ሙስሊም)

۱۲۳ - «اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا

تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرَفَةَ عَيْنٍ ، وَأُضْلِحْ
لِي شَأْنِي كُلَّهُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ »

123. «ለልገሁምሙ ረሀመተክ ለረጁ ረገ
ተኪልኒ ሊኅ ነፍሲይ ጠርፈተ ለይኒን
ወለሰሊህ ሊይ ሸእኒይ ኩልሊሁ ገሊገህ ሊልገ
ለንተ»

«ለገህ ሆይ! እዝነትህን አሻሰሁ።
ለቅፅበት ያክል እንኳ ለራሴ አተተወኝ።
ሁለ ነገሬን ያማረ አድርገልኝ። ከእንተ
ወጭ ሌላ አምላክ የለም።» (አቡዳውድና
አሀመድ)

124. - 124. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ
إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

124. «ገሊገህ ሊልገ ለንተ ለ-ገሃነክ
ሊንኒ ኩንቱ ሚን አዝዛሊሚይን»
«ከእንተ ወጭ ሌላ አምላክ የለም።
ጥራት ይገባህ። እኔ ከበደለኞች አንዱ
ነኝ።» (ቴርሙዝይ)

125. - 125. اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

125. «አልላሁ አልላሁ ረብሃይ ላሉቸረሉ ቢሂ ሸይላ»

«አምላኬ አላህ ነው። በርሱ ላይ ምንም ኃይል አላጋራም።» (አቡዳውድ)

36. ከጠላት ወይም (ጩካኝ) ባለሥልጣን ጋር ሲገናኙ የሚሉት ዱዓ

۱۲۶ - «اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ»

126. «አልላሁምመ ሊገና ነደዐሉከ ፊይኑሁሪሂም ወነዑዙ ቢከ ሚን ሹሩሪሂም»
«አላህ ሆይ! እኛ (ከጠላቶቻችን) ግንባር አድርገንሃል። ከተንኮላቸውም በእንተ እንጠበቃለን።» (አቡዳውድና ሐኪም)

۱۲۷ - «اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضِدِي، وَأَنْتَ نَصِيرِي، بِكَ أَجُولُ، وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أَقَاتِلُ»

127. «አልላሁምመ አንተ አጥጊ ወለንተ ነሲይሪይ ቢከ አጥጊ ወቢከ አሱሱ ወቢከ ኩቃቲሱ»

«አላህ ሆይ! አንተ መከታዬ ነህ። አንተ ረዳቴ ነህ። በአንተ (ኃይል) አንቀሳ ቀሳለሁ። በአንተ ሐይል እጠበቃለሁ። በአንተ ረዳትነት እፋለማለሁ።»

(አቡዳወድና ቲርሙዝይ)

«حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ» - 128

128. «ሀሰቡነልላሁ ወኒእመል ወኪል»

«አላህ ጠባቂያችን ነው። (አላህ) ያማረ መመኪያ ነው።» (ቡኻሪ)

37. የባሰሥልጣናትን ገፍ የፈራ ሰው የሚያደረገው ዲዓ

«اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ،
وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، كُنْ لِي جَارًا مِنْ
فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ، وَأَحْزَابِهِ مِنْ خَلَائِقِكَ؛ أَنْ

يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ يَطْفَيْ؛ عَزَّ
 جَارِكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»

129. «አልሁም ረብሐሐማዊቲሐሐባ
 ወረብሐ ዐርቡል ዐዘይም ኩን ሊይ ጸረን
 ሚን ተላኒ ኢብኒ ተላን ወአሀዘሂ ሚን
 ሽላኢቲክ አን የፍፍጠ ዐለይየ አሐጥን
 ሚንሁም አው የጥጋ አዝዘጸኩ ወጆልላ
 ሰናኩክ ወላሊህ ኢልላ አንተ »

«የሰባቱ ሰማያትና የታላቁ ዓርሽ ጌታ
 ሆይ! እገሌ የእገሌ ልጅ ከሆነውና
 ፍጡራኖችህ ከሆኑት ረዳቶቼ(ጥቃት) ጠባ
 ቂ ሁነኝ። አንዳቸውም አንዳይበድሉኝ፣
 ጥቃትም አንዳይፈፀሙብኝ። ጥበቃህ
 ላቀ። ልዕልናህ ከፍ አለ። ከአንተ ውጭ
 ሌላ አምላክ የለም።» (ቡኻሪ)

۱۳۰ - «اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَعَزُّ مِنْ خَلْقِهِ
 جَمِيعاً، اللهُ أَعَزُّ مِمَّا أَخَافُ وَأُحْذَرُ، أَعُوذُ
 بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، الْمُمْسِكِ
 السَّمَوَاتِ السَّبْعِ أَنْ يَقَعْنَ عَلَى الْأَرْضِ

إِلَّا بِإِذْنِهِ، مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فَلَانٍ، وَجُنُودِهِ
 وَأَتْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ، مِنْ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ،
 اللَّهُمَّ كُنْ لِي جَاراً مِنْ شَرِّهِمْ، جَلَّ
 ثَنَاؤُكَ وَعَزَّ جَارُكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ،
 وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

130. «አልላሁ አከበር አልላሁ አለዙ ሚን
 ቸልቂሂ ደሚዐ፣ አልላሁ አዐዝዙ ሚ ማ
 ለገፋ ወለሀዘፍ፣ ለሁዙ ቢልላሂልለዚ ላሊላሃ
 ሊልላ ሁወ፣ አልሙምሊከሰሰማዋቲሰ ሰዝፍ
 ለን ያቀዕና ዐለል አርፋ ሊላ ቢሊዝኒሂ፣
 ሚንሸርሪ ዐብፋከ ተላን፣ ወጸኑፋሂ
 ወአትባሊሂ ወአሽያሊሂ፣ ሚንልጂንን ወል
 ሊንሰ፣ አልላሁምሙ ኩን ሊ ጸረን ሚን
 ሸርሪሂም፣ ጆለ ሰናኩከ ወአዝዘ ጸፋከ፣
 ወተባረከሰሙከ፣ ወላሊላሃ ገይፋከ»

«አላህ ከሁሉም ያላቀ ነው። አላህ
 ከፍጡራት ይበልጥ ኃያል ነው። አላህ
 ከምፈራውና ከምጠነቀቀው ይበልጥ ኃያል
 ነው። ከርሱ ውጭ ሌላ አምላክ በሌለው
 ሰባቱን ሰማያት በፈቃዱ ምድር ላይ

እንደደወድቁ ተቆጣጣሪ በሆነው አላህ
 እንሌ ከተባለ ባሪያው፣ ከአጋንንትም፣
 ከሰውም ከሆኑ ረዳቶቹና ተከታዮቹ
 (ጥቃት) አጠበቃለሁ። አላህ ሆይ!
 ከከፋታቸው ጠባቂዬ ሁን። ልዕልናህ ከፍ
 አለ። ጥበቃህ በረታ። ስምህ ተቀደሰ።
 ከአንተ ውጭ ሌላ አምላክ የለም።»-
 ሦስት ጊዜ። (ቡ-ጃሪ)

38. በጠላት ላይ ዲዓ ማድረግ

۱۳۱- «اللَّهُمَّ مُتَزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ
 الْحِسَابِ، اهْزِمِ الْأَخْزَابَ، اللَّهُمَّ
 اهْزِمْنَهُمْ وَزَلِّزْلَهُمْ»

131. «አልሊ 1900 መ-ንዚሉል ኪታብ፣
 ሠሪውል ሒላብ፣ አህዚግጋል አሕዛብ፣
 አልሊሁም ሊህዚምሁም ወዙልዚል ሁም»
 «ኪታቡን ያወረድክ፣ ምርመራህ ፈጣን
 የሆነ አላህ ሆይ! ህዝቦችን በትን። አላህ
 ሆይ! በትናቸው። አርገፍገፋቸው።»
 (መ-ሰሊም)

39. ሰዎችን የፈሪ ሰው
የሚሰው ዱዓ

«اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ» - 132

132. «አልጊሁም ሊክፈኒ ሂም ቢማ
ሺአተ»

«አላህ ሆይ! አንተ በምትሻው
መንገድ ከጥቃታቸው አድነኝ::»
(ሙ-ስሊም)

40. እምነቱ ላይ ጥርጣሬ ያደረገበት
ሰው የሚሰው ዱዓ

133. «የአላህን ጥበቃ ይማፀን::»
(ቡ-ኻሪና ሙ-ስሊም)

«ካጠራጠረው ነገር ይገላገል::»
(ቡ-ኻሪና ሙ-ስሊም)

«أَمِنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ» - 134

134. «አመንቱ ቢልላሃ ወረሱሊሂ»

«በአላህና በመልዕክተኛው አመንኩ»
ይበል:: (ሙ-ስሊም)

135. ተከታዩን የአላህ ቃል ያንብቡ:-

﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

«ሁወል አውወሉ ወል አኚሩ ወዝሂሂሩ ወል ባጢኑ ወሁወ ቢኩልሊ ሸይኢን ዐሊይያ»

«የመጀመሪያውም የመጨረሻውም + ግልፁም ሰውሩም እርሱ ነው። እርሱ የሁሉም ነገር አዋቂ ነው።»

(አል-ሐዲድ + 3) (አቡ-ዳውድ)

41. እዳ ያለበት ሰው

የሚያደርገው ዳዓ

۱۳۶ - «اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ

حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ»

136. «አልላሁምመ ኢክፈኒ ቢሐሊኪክ ዐን ሐራሚክ ወአግኒኒ ቢፈድሊክ ዐምመን ሊዋከ»

«አላህ ሆይ! በሐላልህ ከሐራምህ

እብቃቃኝ፡፡በተፋፋትህ ከእንተ ውጭ ያሉ
እካላትን ከመጠየቅ አድነኝ፡፡» (ቴርሙዝይ)

۱۳۷ - «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ
وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ
وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلْبَةِ الرِّجَالِ»

137. «አልሁምሙ ኢንኒ ለውተ ቢከ
ሚነል ሐምሚ ወልሐዘኒ፣ ወል ዐጽዚ
ወልከሰሊ፣ ወል ቡቸሊ ወል ጽብኒ፣
ወደላዲድደይኒ ወገለበቴርሪጃል»

«አላህ ሆይ! ከትካዜና ሐዘን፣ ከደካማ
ነትና ስንፍና፣ ከስስትና ፍርሃት፣ ከአዳ
ሚናና ከሽንፈት በእንተ አጠበቃለሁ፡፡»

(ቡቸሪ)

42. ሶላት ውስጥ ወይም ቁርስን
በማንበብ ላይ እያለ የሸይጢን
ጉትጉታ ያጋጠመው ሰው ማለት
ያለበት ዱዓ

۱۳۸ - «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»

138 «አዑዙ ቢልላሂ ማነሽሽይግኒር ረጂዎ»

«ከተረገመው ሰይጣን በአላህ እጠበቃለሁ» (ካሉ በጊላ) በግራ ጉንዎ ሦስት ጊዜ ይተፋ።» (ሙስሊዎ)

43. አንዳች አስቸጋሪ ነገር የገጠመው ሰው

۱۳۹- «اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا»

139. «አልጊሁምም ላ ለህላ ኢልላ ማ ደዐልተሁ ሳህ! ወአንተ ተደዐሉል ሐዘን ኢዛ ሺአተ ለህ!»

«አላህ ሆይ! አንተ ቀላል ካደረገከው ነገር ውጭ ቀላል የለም። አንተ ሀዘንን ከሻህ. ቀላል ታደርጋለህ።» (ኢብን ሐብባን)

44. ወንጀል የፈጸመ ሰው ማድረግ ያለበት

140. «አንድ (የአላህ) ባሪያ ወንጀል

በሚፈፀምበት ወቅት ውዳእ በትክክል ያድርግ። ከዚያም ሁለት ረከዳዎችን ይስጥ ድና አላህን ምህረት ይማፀን። አላህ ምህረትን ይለግሰዋል።»

(አቡ-ዳዊድና ቲርሙዝይ)

45. ሸይጧንን ለማባረርና ጉትጉታውን ለመቋቋም የሚደረግ ዱዓ

141. «በአላህ ክርሱ (ከሸይጧን) መጠበቅ።» (አቡ-ዳዊድና ቲርሙዝይ)

142. «አዛን (ማድረግ)»

(ቡ-ኻሪና ሙ-ስሊም)

143. «ዚክርና የቁርአን ንባብ።»

(ሙ-ስሊም)

46. የማይፈልጉት ወይም ከአቅምዎ በላይ የሆነ ነገር ሲከሰት የሚሉት ዱዓ

«قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ» - ۱۴۴

144. «ቀደሩልህ፣ ወማሸአ ፈዕል»

«የአላህ ውሳኔ ነው። አላህ ያሻውን ፈፀሟል።» (መ-ሰሊም)

47. ልጅ ሰወሰደ ሰው ብሥራትና ምሳሹ

145 - «بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ لَكَ، وَشَكَرْتَ الْوَاهِبَ، وَبَلَغَ أَشُدَّهُ، وَرَزَقْتَ بِرَّهُ».

145. «ባረከልኳሁ ሰከ ፊል መውሂቢ ሰከ፣ ወሸከርተል ዋሂብ፣ ወበለገ አሹድደሁ፣ ወፍዚቅተ ቢርረሁ»

«የተሰጠህን (ልጅ) አላህ ይባርክልህ። ሰጋሹን (አላህን) አመስጋኝ ሁን። ሰማደግ ያብቃው። መብትህን ጠባቂ፣ ፈቃድህን ፈጻሚ ያድርግልህ።»
ብሥራት የተደረገለት ሰው እንዲህ በማለት ይመልስ፡-

«بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، وَرَزَقَكَ اللهُ مِثْلَهُ، وَأَجْزَلَ ثَوَابِكَ»

«ባረከልኋሁ ለከ ወባረከ ዐለይከ፣
 ወጃዛከልኋሁ ኸይረን፣ ወረዘቀከልኋሁ
 ሚሰላሁ፣ ወአጅዘለ ሰዋበከ»

«አላህ ላንተም ረድኤቱን ይለግሰህ።
 አላህ ምንዳህን አይንፈግህ። አላህ አምላኛ
 ውን (ልጅ) ይለግሰህ። ምንዳህን ያብዛ
 ልህ።»

48. ሰህፃናት የሚደረግ ዲዓ

146. ነብዩ (ሶ.ዐ.ወ) ለሐሰንና
 ሐሰይን እንዲህ በማለት (ከሸይጧን
 ተንኮል) የአላህን ጥበቃ ይማፀኑላቸው
 ነበር፡-

«أَعِيذُكُمْ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ
 شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ»

«ኩዲዙኩማ ቢከሊማቲልላሂ አትታመህ
 ሚን ኩልሊ ሸይጧንን ወሐምመህ፣ ወሚን
 ኩልሊ ዐይንን ላምመህ»

«ምሉዕና ፍፁም በሆኑት የአላህ ቃላት
 ከሰይጣናት ሁሉና ከእኩይ ሰው (ተንኮል)
 እንዲሁም ጉጅ ከሆነ ዓይን ሁሉ

እጠብቃችኋለሁ።» (ቡ-ገራ)

49. በሽተኛን በሚጠይቁበት ወቅት የሚሉት ዲዓ

۱۴۷ - «لَا يَأْسَ ظُهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»

147. «እባእለ ጠሁፋን ሊገሽሉልሁ»

«አይዘህ። ምንም አይደለም። ምንም ልባትም አላህ ከፈተደ (ይህ በሽታ) የወን ደህ ማበሻ ሊሆን ይችላል።» (ቡ-ገራ)

۱۴۸ - «أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ

الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ»

148. «አሰለሉልሁል ዐዚም ረብላል ዐርሹል ዐዚይም አን የሽሊኩ»

«የታላቁን አርሽ ጌታ ከበሽታህ ይፈውስህ ዘንድ እማፀነዋለሁ።»- ሰባት ጊዜ። (ቴርሙዝይና አቡ-ዳውድ)

50. በሽተኛን የመጠየቅ ትረፋት

149. ነቡዩ (ሲ.ዐ.ወ) እንዲህ ብለዋል፡-

«አንድ ሰው ሙስሊም ወንድ ሙን ከበሽታው ለመጠየቅ ከሄደ እስኪመለስ ድረስ በገነት አፀድ ውስጥ ነው። ሲቀመጥ የአላህ እዝነት ይሰፍንበታል። ጧት ከሆነ እስኪመሽ ድረስ ሰባ ሺህ መላእክት ሰለዋት ያወርዱለታል። ምሽት ከሆነ ደግሞ እስኪነጋ ድረስ ሰባ ሺህ መላእክት ሰለዋት ያወርዱለታል።»
 (ቴርሙዝይ፣ ኢብን ማጃህና አህመድ።)

51. ሰመዳን ተስፋ የሌለው በሽተኛ የሚያደርገው ፀሎት

150. «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي
 وَالْحَقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى»

150. «አልላሁምሙ አግፊር ሊይ ወርሃምኒ ወአልሒቅኒ ቢርረፊቂል ሐሳ»

«አላህ ሆይ! ምህረትህን ለግሰኝ። እዘንልኝ። ከደጋግ ሰዎች ጉራም ፈርደኝ።»
 (ቡካሪና ሙስሊም)

151. ነቢዩ (ሶ.ዐ.ወ) ለሞት በተቃረቡበት ወቅት እጃቸውን ውሃ ውስጥ በመንከር ፈታቸውን ያብሱ ነበር።

እንዲህም ይሉ ነበር፡-

« لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكْرَاتٍ »

«እኒህ ኢልላልህ ኢን ሲል መውተ ለላከራት»

«ከእኒህ ውጭ ሌላ አምላክ የለም፡፡ ሞት ጣእር አለው፡፡» (ቡኻሪ)

152 - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَدُّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَخَدُّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا
حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

152. «እኒህ ኢልላልህ ወልሁ ለከበር፣ እኒህ ኢልላልህ ወሕደሁ፣ እኒህ ኢልላልህ ወሕደሁ ላሽሪክ ለሁ፣ እኒህ ኢልላልህ ለሁል መልኩ ወለሁል ሐምድ፣ እኒህ ኢልላልህ ወላ ሐውላ ወላ ቁወተ ኢልላ ሲልሁ»

«ከአላህ ውጭ ሌላ አምላክ የለም።
 አላህ ከሁሉም የላቀ ነው። ከአላህ ውጭ
 ሌላ አምላክ የለም። አንድ ነው። ከአላህ
 ውጭ ሌላ አምላክ የለም። አንድ ነው።
 አጋር የለውም። ከአላህ ውጭ ሌላ
 አምላክ የለም። ንግሥና ለርሱ ብቻ ነው።
 ምስጋናም ለርሱ ብቻ ነው። ከአላህ ውጭ
 ሌላ አምላክ የለም። ብልሃትም ኃይልም
 የለም- በአላህ ቢሆን እንደ።» (ቴርሙዝይና
 ኢብን ማደህ)

52. ጣእረ ሞት ሳይ ያሰን
 ሰው መምራት

153. «የመጨረሻ ንግግር :-

- ۱۰۴ - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

« ላኢላሃ ኢላላህ »

የሆነ ሰው ጀንነት ይገባል።»

(አቡ ዳዊድ)

53. ቸገር የገጠመው ሰው
 የሚያሰማው ዲዓ

154 - «إِنَّا لِيْلِكَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ
 أَجْرَنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا
 مِنْهَا»

154. «ኢንና ኢልኢሂ ወኢንና ኢለይሂ ራጸውን፤ አልጋሁምም አጸርኒ ፈ ሙሲበቲ፤ ወአገለፍ ሊ ንይረን ሚንሀ»
 «እኛ የአላህ ነን። ወደርሱም ተመላሾች ነን። አላህ ሆይ! ለደረሰብኝ ችግር ምንጻ በጠኝ። በርሷ ምትክም የተሻለ ነገር ተካልኝ።» (ሙሲሊም)

54. የሞተን ሰው ዓይን ሲከድኑ የሚሉት ዲዓ

155 - «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِفُلَانٍ (بِاسْمِهِ) وَارْفَعْ
 دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَأَخْلِفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي
 الْغَائِبِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ،
 وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّزْ لَهُ فِيهِ»

155. «አልሁምሙ ኢግዳር ሲ... ወርፊፅ ደረጀተሁ ፊል መሀዲዩይን ወኸሉፍሁ ፊ ዐቁቢሂ ፊል ጋቢሪይን፣ ወግፊር ለና ወለሁ ያረብበል ዐለሚን፣ ወፍሰህ ለሁ ፊ ቀብሪሂ ወነውዊር ለሁ ፊሂ»

«አላህ ሆይ! ለእገሌ (ስሙ ይጠቀስ) ምህረትህን ለግስው። ደረጃውን ከፍ አድርግለት። ቅን ከሆኑ ሰዎች ፈርጀው። እኛንም እሱንም ይቅር በለን። የዓለማት ጌታ ሆይ! ቀብሩን ሰፊና ብርሃናማ አድርግለት።» (ሙስሊም)

55. ሰባተኛ ጀናዝ ሳይ ሰማች
የሚደረገው ዳዓ

١٥٦ - «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ،
وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ،
وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ
وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ
مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ
الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا

مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا
 خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، وَأَعَدَّهُ
 مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ [وَعَذَابِ النَّارِ]

156. «አልሁምሙ ኢግሬር ለሁ
 ወርሁምሁ፣ ወዓፈሂ ወዕፋ ዐንሁ፣ ወአከሪም
 ነተሉሁ፣ ወወስሲዕ ሙድኸሉሁ፣ ወግሲልሁ
 ቢልማኢ ወስሰልጅ ወልበረዲ፣ ወነቅቂሂ
 ሚነል ኸጧያ ከማ ነቅቀሰሰውቡል አብዮዱ
 ሚነድደነሰ፣ ወአብዲልሁ ዳረን ኸይረን ሚን
 ዳረሂ፣ ወአሀለን ኸይረን ሚን አሀሊሂ፣
 ወዘውጅን ኸይረን ሚን ዘውጂሂ፣
 ወአድኸልሁልጅንነተ፣ ወአዲዝሁ ሚን ዐዛቢል
 ቀብር ወዐዛቢንናር»

«አላህ ሆይ! ምህረትህን ለግሰው።
 እዘንላት። አስመቸው። ይቅር በለውም።
 መስተንግዶውን መልካም፣ የሚገባበትን
 ቦታ (ቀብር) ሰፊ አድርግላት። በውሃ፣
 በወርጭና በበረዶ እጠበው። ነጭ ልብስ
 ከአድፍ እንደሚፀዳው እርሱንም ከወንጀል
 አፅዳው። ከነበረበት የበለጠ መኖሪያ
 ለግሰው። የተሻሉ ቤተሰቦችንም አድር
 ግላት። የተሻለች ሚስትም ለግሰው።

ጃንነት አስገባው። ከቀብር (እና ከአላት)
ቅጣት ጠብቀው።» (መ-ሰሊም)

157 - «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا، وَمَيِّتِنَا،
وَشَاهِدِنَا، وَعَائِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا،
وَذَكَرِنَا وَأُنثَانَا. اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا
فَأَخِيهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا
فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا
أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ»

157. «አልሁምሙ ኢናፊር ሊሐይና
ወመይቲና፣ ወሻሂዲና ወጋሊቢና፣ ወሰጊፊና
ወዘቢሪና፣ ወዘከሪና ወኡጉሃና፣ አልሁምሙ
መን አሕዩይተሁ ሚንና ፈአሕይሂ ዐለል
ኢሰላም፣ ወመን ተወፊይተሁ ሚንና
ፈተወፍፋሁ ዐለል ኢማን፣ አልሁምሙ
ላተሀሪምና አጅረሁ፣ ወላ ቲዲልለና በዕደሁ»

«አላህ ሆይ! በህይወት ላለገውም
ለሞቱትም + በቅርብ ለምንገኘውም ለራቁ
ትም + ለትንሹም ለትልቁም + ለሴቶችም

ለወንዶችም ወገኖቻችን ምህረትህን ለገለጸ።
 ለላህ ሆይ! ከመካከላችን በህይወት
 የምታቆየውን በኢሰላም ላይ እንዲቆይ
 አድረገው። ሞት የወሰንከበትን ደግሞ
 በኢማን ላይ እንዳለ ለሞት አብቃው።
 ለላህ ሆይ! (የሥራ) ምንዳችንን አትንፈ
 ገን። ከርሱ በጊላም አታጥምመን።»
 (ኢብን ግላህና ለሀመድ)

158 - «اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بِنَ فُلَانٍ فِي
 ذِمَّتِكَ، وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ
 الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ
 وَالْحَقِّ. فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمَهُ إِنَّكَ أَنْتَ
 الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»

158. «ለልጊሁም... ፈ ዚምመተከ፣
 ወሐብሊ ደዋሪከ፣ ፈቂሂ ሚን ፊትነቲል ተብሪ
 ወወዚንናር፣ ወላንተ ለሀሉል ወፋኢ
 ወልሐቅቲ፣ ፈገፈር ለሁ ወርሀምሁ ኢንከ
 ላንተል ገፈሩርሪሂም»

«አላህ ሆይ! እገሌ የእገሌ ልጅ በጥበቃህ ሥርተ በቁጥጥርህ ውስጥ ነው። ከቀብር ፈተናና ከእሳት ቅጣት ጠብቀው። እንተ ውሳኔህን የምትፈፅምና እውነተኛ ነህና። ማረው። እዘንለትም። እንተ መሐሪ! እዛኝ ነህ።» (ኢብን ማጆህ)

109 - «اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ أُمَّتِكَ

اِحْتِاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنِ

عَذَابِهِ، إِنْ كَانَ مُخْسِنًا فَرِّدْ فِي حَسَنَاتِهِ،

وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ»

159. «አልሊሁምመ ዐብዱክ ውበኑ ለመተክ ለሕታጅ ኢላ ራህመተክ! ወእንተ ገንዩን ዐን ዐዛቢሂ! ኢን ካን መሐሪነን ፈዘድ ፊ ሐሰናተሂ! ወኢን ካን መሊእን ፈተጃወዝ ዐንሁ»

«አላህ ሆይ! ይህ ሰው ባሪያህ ነው። የእንተ ባሪያ የሆነችው ልጅም ነው። እዝነትህን ከጅሏል። እንተ እርሱን ከመቅጣት የተብቃቃህ ነህ። መልካም

ተግባር ፈፅሎ ከሆነ ምንጭውን አክልላት።
ሐጢአት ፈፅሎ ከሆነ ደግሞ ይቅር
በሰው።» (ሐኪም)

56. ሰክቅመ ስዳም ሳልደረሱ ህፃናት
የሚደረገ የሶሳተል ጀናዛ ደዓ

160. «اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»

160. «አልጊሁምመ አዲዝሁ ሚን ዐዛቢል ተብር»

«አላህ ሆይ! ከቀብር ቅጣት
ጠብቀው።» (በይሐቅይ)

«اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا وَذُخْرًا

لِوَالِدَيْهِ، وَشَفِيعًا مُجَابًا. اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ

مَوَازِينَهُمَا وَأَعْظِمْ بِهِ أَجُورَهُمَا، وَالْحِقْهُ

بِصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ، وَاجْعَلْهُ فِي كِفَالَةِ

إِبْرَاهِيمَ، وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيمِ،

وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا

من أهله، اللهم اغفر لأسلافنا، وأفرأطنا،
 وَمَنْ سَبَقْنَا بِالْإِيمَانِ

«አልላሁምም ኢጅዕልሁ ፈረጠን ወዙኸረን
 ሊዋሊደይሂ፣ ወሸፊዐን ሙጸበን፣ አልላሁምም
 ሠቅቲል ቢሂ መዋዚነሁማ ወአዕዚም ቢሂ
 ሉጸረሁማ፣ ወአልሒቅሁ ቢሂሊሂል
 ሙእሚኒን፣ ወጅዕልሁ ፊ ከፋለቲ
 ኢብራሂም፣ ወቲሂ ቢራህመቲክ ዐዛበል
 ጅሂም፣ ወአብዲልሁ ዳረን ኸይረን ሚንዳሪሂ፣
 ወአሀለን ኸይረን ሚን አሀሊሂ፣አልላሁምም
 ኢግፊር ሊአሰላፊና ወለፍራጢና ወመን
 ሰብቶና ቢል ኢማን»

«አላህ ሆይ! ቀዳሚ ሽልማት
 አድርገው። ለወላጆቹም ተቀማጭ ሀብት
 አድረገው። ተቀባይነት ያለው አማላጅም
 (ሸፊዐ) አድርገው። አላህ ሆይ! በርሱ
 ሳቢያ የወላጆቹን ሚዛን ከፍ አድርገው።
 ምንዳቸውንም ጨምርላቸው። ከደጋግ
 ሙእሚኖች ፈርጀውም። በኢብራሂም
 ሞግዚትነት ሥርም አውለው። በእዝነትህ
 ከጀሃንም ቅጣት ጠብቀው። ከለቀቀው
 የተሻለ መኖሪያን ለግሰው። ትቷቸው
 ከሄደው ቤተሰቦቹ የተሻሉ ቤተሰቦችን

ሰጠው። ለላህ ሆይ! ለእያንዳንዱ ቅድመ
 እያቶቻችን ምህረትን ለገብ። ለልጆቻችን
 ንም። ለእኛም ለቀደመን ሁሉም።»
 ማለቱም በላጭነት አለው።

«اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا، وَسَلْفًا،

وَأَجْرًا»

161. «ለልላሁምም ኢጅዕልሁ ለኛ ፈረጠን
 ወሰለረን ወእጅራ»

«ለላህ ሆይ! ለኛ ቀዳሚ ሽልማት +
 ወደፊት ለልፎ የሚቆዩንና ምንዳም
 የሚያስገኙን አድርገልን።»

57. የሐዘን መገሰጫ ደፃ

«إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أُعْطِيَ

وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى...

فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ»

162. «ኢንና ሊልላሂ ማለቸዝ፣ ወላሁ ማ
 አዕጢ ወተልሉ ሽይሊን ጌንደሁ ቢአጅሊን
 ሙሰምማ ... ፈልተሰቢር ወልተሁተሲብ»

«የወሰደውም የሰጠውም የአላህ ነው። ሁሉም ነገር ከርሱ ዘንድ የተወሰነ ቀን ቀጠሮ አለው። ትታገሱ። (ከአላህ) ምንዳዋን ትፈልግ።» (ቡኻሪ)

«أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ، وَأَحْسَنَ

عَزَاءَكَ وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ»

«አዕዘመልሷሁ አጅረክ፣ ወአህሰነ ዐሃአክ፣ ወገፈረ ሊመይቲክ»

«አላህ ምንዳህን ከፍ ያድርግልህ። ሀዘንህን ያቃልልህ። ለሚቹም ምህረትን ይሰጣህ።» ቢልም በላጭነት ይኖረዋል። (አዝካር ሊነወውይ)

58. ሚቶን ቀብር ውስጥ ሲያስገቡ የሚሉት ደዓ

«بِسْمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ» - 163

163. «ቢሰሚልህ ወዐላ ሱንነቲ ረሱሊልህ»
 «በአላህ ስም! በአላህ መልዕክተኛ አፈጻጸም ስልት (ሱንና)።» (አቡ-ዳወድ)

59. ሚኑ ከተቀበረ በኋላ
የሚባል ደፃ

164 - «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ نَبْتُهُ»

164. «አልጊሁምመ ኢግፊር ለሁ
አልጊሁምመ ሠብቢትሁ»

«አላህ ሆይ! ምህረትን ለግሰው::
አላህ ሆይ! ፅናትን ለግሰው::»
(አቡ-ዳውድና ሐኪም)

60. በቀብር ጉብኝት ወቅት
የሚባል ደፃ

165 - «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ، مِنْ
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ
بِكُمْ لَأَحِقُونَ [وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ
مِنَا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ] أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ
العَافِيَةَ»

165. «አሰላሰው ዐለይኩም አህለድዲያሪ፣
 ሚንል ሙአሚኒይን ወልሙሰሊሚይን፣
 ወሊንና ኢንሸአል ጊሁ ቢኩም ገሒቁን፣
 ወየርሐሙልጊሁ አል ፍሙስተቅዲሚይን
 ሚንና ወል ሙስተአሽሪይን፣ አሰላሰልጊህ
 ለና ወለኩሙል ዓፈያህ»

«በዚህ መቃብር ውስጥ የምትገኙ
 ሙአሚኖችና ሙስሊሞች ሆይ! ሰላም
 ይሰፈንባችሁ። እኛም በአላህ ፈቃድ
 እንከተላችኋለን። አላህ ከመካከላችን
 ሰተቀደሙትም ወደጊላ ለቀሩትም ምህረት
 ይለግላቸው። ለኛም ለናንተም ከአላህ
 ዘንድ ደህንነትን እጠይቅላችኋለሁ።»
 (ሙስሊም)

61. ነፋስ ሲነፍስ የሚደረግ ዱዓ

166 - «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا،
 وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا»

166. «አልጊሁምም ኢንኒ አሰላሰ-ከ
 ሽይረህ፣ ወአው-ኩ ቢከ ሚን ሸሪሃ»
 «አላህ ሆይ! የዚህችን (ነፋስ) መልካም

ነገር አጠይቅሃለሁ። ከክፋቷ በአንተ
አጠበቃለሁ።» (አቡዳውድና ኢብን ማጆህ)

۱۶۷ - «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا،

وْخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا،

وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ»

167. «አልላሁምም ኢንኒ አስአሉክ
ኸይረሃ ወኸይረ ማፊሃ ወኸይረ ማ ኡርሲለት
ቢሂ፣ ወአዑዙ ቢከ ማን ሸርሪሃ ወሸርሪ
ማፊሃ ወሸርሪ ማ ኡርሲለት ቢሂ»

«አላህ ሆይ! መልካሚን፣ በውስጧ
የያዘችውን መልካም ነገርና የተላከችበትን
መልካም ነገር አጠይቅሃለሁ። ከክፋዋ፣
በውስጧ ከያዘችው ክፋ ነገርና ከተላከች
በት ክፋ ነገር በአንተ አጠበቃለሁ።»

(ቡኸሪና ሙስሊም)

62. በጉርምርምታ ወቅት
የሚደረግ ዳዳ

168 - «سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ
بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ»

168. «ሱብክናልሊ ዩሱብሊሉ አርሪዕዱ ቢሐምዲሂ ወል መላኢከቱ ሚን ሺፈተሂ»

«ጉርምርታው በምስጋናና ውዳሴ፣ መላዕክት ደግሞ ፍርሃት በተሞላበት ሁኔታ የሚያጠፋት ጌታ ከጉደሉ ባህሪ ያት የጠራ ነው።» (አል-ሙወጠዕ)

63. ዝናብ በሚጠፋበት ወቅት
የሚረገ ዱዓ

169 - «اللَّهُمَّ أَسْقِنَا غَيْثًا مُفِيئًا مَرِيئًا
مَرِيئًا، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ، عَاجِلًا غَيْرَ
أَجَلٍ»

169 «አልላሁምመ አስቂና ገይሰን መ-ጊሰን መሪአን መሪዓ፣ ናፊዐን ገይረ ዲርሪን፣ ዐጂሉን ገይረ አጂሊን»

«አላህ ሆይ! የሚበጅ፣ ምሉዕ፣ ጤናማ፣
ጠቃሚና ጉጅ ያልሆነን፣ ወቅታዊና
የማይዘገይ የሆነን ዝናብ አጠጣን።»

(አቡዳወድ)

«اللَّهُمَّ اغْنِنَا، اللَّهُمَّ اغْنِنَا» - 170

«اللَّهُمَّ اغْنِنَا»

170. «አልጊሁምመ አጊሁምመ አጊሁምመ አጊሁምመ
አልጊሁምመ አጊሁምመ አልጊሁምመ አጊሁምመ»

«አላህ ሆይ! ዝናብ ለግሠን! አላህ
ሆይ! ዝናብ ለግሠን! አላህ ሆይ! ዝናብ
ለግሰን።» (ቡኻሪና ሙስሊም)

«اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ، وَبِهَائِمَكَ،

وَأَنْشُرْ رَحْمَتَكَ، وَأَخْبِي بِلَدِّكَ الْمَيْتَ»

171. «አልጊሁምመ አስቂ ዲባደክ
ወበሐሊመክ፣ ወንሹር ራህመቲክ፣ ወአካይ
በለደክል መይት»

«አላህ ሆይ! ባሮቸህንና እንስሳ ቶቸህንም
አጠጣ። ትሩፋትህን ለግሰ! በሞተች

ከተማህ ላይ ነፍስ ዝራ::» (አቡ ዳዎድ)

64. ዝናብ በሚዘንብበት
ወቅት የሚደረገ ደዓ

«اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا» - 172

172. «አልላሁምመ ሰይበን ናፊዕን»
«አላህ ሆይ! ጠቃሚ ዝናብ
(አድርገው)::» (ቡኻሪ)

65. ዝናብ ከዘነበ በኋላ
የሚደረገ «ዚክር»

«مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ» - 173

173. «መጢርና ቢፈደሊልላሂ
ወራሕመተሂ»
«በአላህ ትሩፋትና እዝነት ዝናብ
ለማግኘት በቃን::» (ቡኻሪ)

66. ዝናብ ሲበዛ የሚደረገ ደዓ

۱۷۴ - «اللَّهُمَّ حَوَّالِنَا وَلَا عَلَيْنَا . اللَّهُمَّ
 عَلَى الْآكَامِ وَالظَّرَابِ ، وَبُطُونِ الْأُودِيَةِ ،
 وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ »

174. «አልጊሁምም ሐዋላይና ወላ
 ዐላይና፣ አልጊሁምም ዐላል አካሚ ወዝዚራቢ
 ወተተ-ኒል አውዲያቲ ወመናቢቲ ሸሸጆር»

«አላህ ሆይ! ዙሪያውን (አዝንብ! በኛ
 ላይ አታዝንበው):: አላህ ሆይ! በግጦሽ
 መሬቶች ላይ፣ በኮረብታዎችና በሸለቆ
 ዎች + በዛፎችም ሥር እንዲዘንብ አድር
 ግ::» (ቡኻሪና ሙስሊም)

67. ወረቃን ሲያዩ የሚሉት ደፃ

۱۷۵ - «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهْلُهُ عَلَيْنَا
 بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ،
 وَالتَّوْفِيقِ لِمَا نَحِبُّ رَبَّنَا وَتَرْضَى، رَبَّنَا
 وَرَبُّكَ اللَّهُ»

175. «አልጊሁ አከበር! አልጊሁም መ
 አሁልላሁ ዐለይና ቢል አምኒ ወል ኢማን!
 ወሰሰሙት ወል ኢሰላም! ወትተውፊቂ ሲማ
 ቱሁብቡ ረብበና ወተርጂ! ረብበና
 ወረብቡከልጊሁ»

«አላህ ከሁሉም የላቀ ነው። አላህ
 ሆይ! ይህች ጨረቃ በጤና፣ በእምነት፣
 በሰላም፣ በኢሰላምና አንተ በምትወደውና
 በምታፈቅረው መልኩ በዙሪያችን
 እንድታበራ አድርጋት። (ጨረቃ ሆይ!)
 የአንችም የኛም ጌታ አላህ ነው።»
 (ተርሙዝይ)

**68. የመኛ ሲያፈጥር
 የሚያሰማው ዲዓ**

176. «ذَهَبَ الظَّمَاُ وَأَبْتَلَّتِ العُرُوقُ،
 وَبَيَّتَ الأَجْرُ إِن شَاءَ اللهُ»

176. «ዘሐበዝዘመኩ ወበተልላተል
 ዑናቱ! ወሠበተል አጅና ኢንሻአልላህ»
 «ጥማችን ተቆርጧል። የደም ሥርቶችን
 ረጥበዋል። የአላህ ፈቃድ ከሆነ ምንዳ
 ም ተረጋግጧልናል።» (አቡዳወድና ሌሎችም)

177 - «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ

الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي»

177. «ለልላሁምም ኢንኒ ለሰለሉክ ቢራህመቲክ ለልሉቲ ወሲዐት ኩልላ ሸይኢን ለንተግፈርሊ»

«ለላህ ሆይ! ምህረትን ትለግሰኝ ዘንድ ሁሉንም ነገር ባዳረሰኛው እዝነትህ እማፀንሐለሁ።» (ኢብን ማጀህ)

69. ከምግብ በፊት የሚባሉ ዲዳዎች

178. ምግብ በሚጀምሩበት ወቅት :-

« بِسْمِ اللَّهِ »

«ቢሰሚልላህ»

«በእላህ ስም» በማለት ይጀምሩ።

ከዘነጉ መሐል ላይ:-

« بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ »

«ቢሰሚልላህ! ፊ ለወሊሂ ወላጊሪሂ»

«በእላህ ስም! በመጀመሪያውም መጨረሻውም ላይ» ይበሉ።

(እቡዳውድና ቲርሙዝይ)

179. አላህ ምግብ የመገበው ሰው:-

«اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرَ أَمْنَةٍ»

«አልሊሁም ገሪክ ለኛ ፊ ሂ ወአጥሊምና ሽይረን ሚንሁ!»

«አላህ ሆይ! በሰጠክን ምግብ ረድኤትህን አስፍንልን! ከርሱ የተሻለን ምግብም መገበን::» ይበል::

አላህ ወተት ያጠጣው ሰው ደግሞ:-

«اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ»

«አልሊሁም ገሪክ ለኛ ፊይሂ ወዚድና ሚንሁ»

«አላህ ሆይ! በርሱ (ባጠጣህን ወተት) ረድኤት አትንፈገን:: ከርሱ (ከወተቱ) ዉምረንም» ይበል:: (ቲርመ-ዝይ)

70. ምግብ ሲያጠናቅቁ የሚሉት ዱዓ

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا» - 180

وَرَزَقْنِيهِ، مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ»

180. «አልሐምዱ ሊልላሂልላዚ አጥዐመኒ ሐላ ወረዘተኒሂ ሚን ገይሪ ሐውሊን ሚንኒ ወላ ቁወህ»

«ያላኔ ኃይልና ብልሐት ይህንን ምግብ ለለገሰኝ አላህ ምስጋና ይገባው::»

(አስሐቦ ሱነን -ከነላእይ ውጭ)

181 - «الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا

مُبَارَكًا فِيهِ، غَيْرَ [مَكْفِيٍّ وَلَا] مُوَدَّعٍ،

181. «አልሐምዱ ሊልላሂ ሐምደን ከሂረን ጠይቦን ሙባረከን ፊህ፣ ገይረ ሙከፊዮን ወላ ሙወድደዒን »

«ለአላህ ብዙ፣ ሙልካምና የተባረከ የሆነ፣ የመጨረሻና የመሰናበቻ ያልሆነ ምስጋና ይገባው::» (ቡኻሪና ቲርሙዝይ)

71. አንገዳ ለጋባዥ
የሚያደርገው ዲዓ

182 - «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ،

وَاعْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمُهُمْ

182. «አልሊሁም ሳሪክሊሁም ፈጣሪ ረዘቅተሁም፣ ወግፊር ለሁም፣ ወርሃምሁም»

«አላህ ሆይ! በሰጣህቸው ሲሳይ ረድኤትህን አውርድላቸው። ምህረትን ለገላቸው። እዘንላቸውም።» (ሙስሊም)

72. ውሃ ሳጠጣዎ ሰው ወይም ውሃ ሲከፅቡ የሚያሰሙት ዱዓ

«اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأَسْقِ مَنْ سَقَانِي»

183. «አልሊሁም አጥጊም መን አጥጋመኒ ወሰቂ መንሰቃኒ»

«አላህ ሆይ! የመገበኝን መገበው፣ ያጠጣኝን አጠጣው።» (ሙስሊም)

73. ጾመኛ ከሌላ ሰው ቤት ሲያፈጥር የሚያሰማው ዱዓ

«أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ»

«المَلَائِكَةُ»

184. «አፍጠረ ኢንደኩምስሲኢሙን፣ ወአከለ ጣዐሙኩሙል አብራር፣ ወሰልለት ዐለይኩሙል መላኢከህ»

«ከናንተ ዘንድ ጸመኞች ያፍጥሩ። ምግባችሁን በጉ ሰዎች (ብቻ) ይመገቡት። መላኢኮች ከአላህ ምህረትን ይማፀኑላችሁ።»

(አቡዳወድ፣ ኢብን ማጀህና ነላአይ)

74. ጸመኛ ምግብ ቀርቦለት ካላፈጠረ የሚያደርገው ዱዓ

185. ከናንተ አንዳችሁ ግብዣ በሚጠራበት ወቅት ግብዣውን ይቀበል። ጸመኛ «ከሆነ ዱዓ ያድርግ። ጸመኛ ካልሆነ ደግሞ ይመገብ።» (ሙስሊም)

75. ስንድ ጸመኛ በሚሰደብበት ወቅት ማለት ያለበት

186. «እኔ ጸመኛ ነኝ፣ እኔ ጸመኛ ነኝ።» (ቡኻሪና ሙስሊም)

76. የፍራፍሬ እሽት በሚመሰክቱበት ወቅት የሚያሰሙት ደዓ

187 - «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدَّنَا»

187. «ለልሷሁምመ ባሪክ ለና ፊሰመሪና፣ ወባሪክ ለና ፊመዲነቲና፣ ወባሪክ ለና ፊሷዲና ወባሪክ ለና ፊመ-ድዲና»

«አላህ ሆይ! ከፍሪያችን ላይ ረድኤ ትህን አውርድልን። ከከተማችን ላይ ረድኤት ህን አውርድልን። ሷዕችንን ባርክልን፣ ሙዳችንንም¹ ባርክልን።» (ሙ-ሰሊም)

77. ያነጠሰ ሰው የሚሰው ደዓ

188. ከናንተ አንዳችሁ በሚያነጥስበት ወቅት፡-

1- «ሷዕ»ና «ሙድ» የመሰፈሪያ ሃይነቶች ናቸው።

«አልሐምዱሊህ» «الْحَمْدُ لِلَّهِ»

«ለአላህ ምስጋና ይገባው» ይበል።
ወንድሙ ወይም ባልደረገው ደግሞ፡-

«የርሐሙክልላህ» «يَرْحَمُكَ اللَّهُ»

«አላህ ይዘንልህ» ይበለው።
እርሱም፡-

«يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بِالْكُم»

«የሕዲኩሙላህ ወይም ለሌሎች ባለኩም»

«አላህ ቅኑን ጉዳና ይምራችሁ፤ ያላ
ችሁበትን ሁኔታም ያሻሽልላችሁ፤ የልብን
ጸእድነት ይለግላችሁ» በማለት ይመልስ።
(በ.ኻሪ)

**78. ስንድ ካፈር ስላህን ካመሰገነ
የሚሰጠው ምላሽ**

«يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بِالْكُم» - 189

189. «አላህ ቅኑን መንገድ ይምራህ።
ያለህበትን ሁኔታም ያሻሽልልህ። የልቦናን
ጸእድነት ይለግሰህ።» (፲፮፡፳፯፣ ለህመድ)

79. ላገባ ሰው የሚደረግ ዱዓ

190. «بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ،
وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ»

190. «ባረከልኋሁ ለከ፣ ወባረከ ዐለይከ፣
ወደማዕ በይነኩማ ኸይር»

«እላህ (ባለቤትህን) ይባርክልህ።
እንተንም ይባርክህ። በመካከላችሁ የሚኖሩ
ረው ትስስርም መልካም ይሁን።»
(አሰሐቦ ሱነን- ከነላእይውጭ)

**80. ያገባ ወይም እንስሳት የገዛ
ሰው የሚያደርገው ዱሕ**

191. ከናንተ እንዳችሁ ሚስት
በሚያገባበት ወቅት፡-

191. «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا
وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ

شَرُّهَا وَشَرُّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ،

«አልጊሁም ሊንኒ አለሉኩክ ኸይረሃ ወኸይረ መደበልተሐ ዐላይሒ፣ ወሎዙ ቢከ ሚን ሸርራሐ ወሸርሪ ማደበልተሐ ዐላይሒ»

«አላህ ሆይ! የዚህችን ሴት መልካም ነገር እና አንድታዘነብል ያመላከትካትን መልካም ነገር አጠይቅሃለሁ። ከተንኮሏና ከአዘነበለችበት መጥፎ ነገርም በአንተ አጠበቃለሁ።» ይበል። ገመል ሲገዛም ሻኖዋን በመያዝ ይህንን ዱዳ ያድረግ።

(አቡዳወድና ሊብን ማዳህ)

81. ከወሲባዊ ተራክቦ በፊት የሚደረግ ዱዳ

192 - بِسْمِ اللَّهِ . اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ،

وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا»

192. «ቢሰሚልላህ፣ አልጊሁምም ደንኒብናሽ ሸይጢን ወደንኒቢሸይጢን ማረዘቅተና»

«በአላህ ስም፣ አላህ ከሸይጢን (ተንኮል) ጠብቀን። የምትሰጣሰንን (ልጅም)»

ከሸይጢን (ተንከል) ጠብቀው::» (ቡኻሪና ሙስሊም)

82. በቁጣ ወቅት የሚደረገ ዱዓ

193 - «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»

193. «አዑዑ ቢልላሂ ሚንሸሸይጢኒር ረጅም»

«እርጉም ከሆነው ሸይጢን በአላህ አጠበቃለሁ::» (ቡኻሪና ሙስሊም)

83. የተሞከረ (ወንድ ላይ የወደቀ) ሰው በሚያዩበት ወቅት የሚያደርጉት ዱዓ

194 - «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا

ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ

تَفْضِيلًا»

194. «አልሐምዱ ቢልላሂልሐዚ ዐፋኒ ሚምሙብተላከ ቢሂ ወፊድደለኒ ዐላ ከሂረጌ ሚምሙን ኸለቀ ተፋዲላ»

«እንተን ከሞከረህ ነገር ለጠበቀኝ፥
ከፍጡራናቹ ከብዙዎች ላላቀኝ አላህ
ምስጋና ይገባው። (ቴርሙዝይ)

**84. ስብሰባ (መጀሊስ) ላይ
የሚባል ዲዓ**

195. ኢብን ፀመር (ፈ.ዐ)
እንዲህ ሲሉ አስተላልፈዋል፡- የአላህ
መልዕክተኛ (ሲ.ዐ.ወ) ከአንድ ስብሰባ ላይ
ከመቶ ላላነሰ ጊዜ ፡-
رَبِّ اغْفِرْ لِي

وَتُبَّ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ

«ረብቢ ገፈርሊ ወቱብ ዐለይየ ኢንነከ አንተ
ተዋቡል ገፋር»

«ጌታዬ ሆይ! ምህረት ለገለገልኝ
ፀፀቴን ተቀበለኝ። እንተ ፀፀትን ተቀባይ
አዛኝ ነህና» (ቴርሙዝይ)

85. ከስብሰባ ሲነሱ የሚሉት ዚክር

١٩٦ - «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ

أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ،

196. «ሱብሐነልጊሁምመ ወዲ ሐምዲክ!
አሽሐዳ አገሊላሃ ኢልላ አንተ! አስተገፈፋክ
ወለቱቡ ሉላይክ»

«አላህ ሆይ! ጥራትና ምስጋና
ይገባህ:: ከአንተ ውጭ ሌላ አምላክ
እንደሌለ እመስክራለሁ:: ምህረትህን እለ
ምንሃለሁ:: ወደአንተ በፀፀት እመለሳለሁ::
(አስሐብ ሱነን)

86. «አላህ ምህረቱን ይሰገስህ»
ሳልዎት ሰው የሚሰጡት ምላሽ

197. «ወለክ» «وَلَيْكَ» - 197
«ላንተ ምህረቱን አይንፈግህ»
(አህመድና ነላእይ)

87. መልካም ውስታ ሰዋሰልዎት
የሚያደርጉት ዳዓ

«جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا» - 198

198. «ጆካክልጊሁ ኸይረን»
«አላህ መልካም ምንዳ ህን ይክፈልህ::»
(ተ:ርመ-ዝይ)

**88. ስላህ ከደጃል የሚጠብቅባቸው
(ዚክርቸ)**

199. «ከአል-ከህፍ ምዕራፍ የመጀመሪያዎቹ አናቅፅ አሥሮቹን በአይምሮው ያጠና ከደጃል ይጠበቃል።» (ሙስሊም)

ከየሰላቱ ማጠናቀቂያ ላይ ተሸሁድን ካነበቡ በኋላ ከደጃል ፈተና ይጠብቅዎ ዘንድ ስላህን ዘውትር ይማፀኑ።

**89. «ስስላህ ብዩ እወደሀሰሁ»
ሳልዎ የሚያደርጉት ዳዓ**

۲۰۰ - «أَحَبُّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ»

200. «አሐብበከልላላ. አሐብብተኒ ለሁ»

«ለርሱ ስትል የወደድከኝ (አምላክ) ይውደድህ።» (አቡ-ዳወድ)

**90. ገንዘብ ለሰጠም ሰው
የሚያደርጉት ዱዓ**

«بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ» - 201

201. «ባረከልኋሁ ሰከ ፊ አሕሊክ ወማሊክ፤»

«አላህ በገንዘብህም በቤተሰቦችህም ላይ ረድኤቱን ያውጭድልህ።» (ቡኻሪ)

**91. የተበደረ ሰው ገንዘብ ሲመልስ
ስበዳሪው የሚያደርግበት ዱዓ**

«بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ» - 202

إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلْفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ

202. «ባረከልኋሁ ሰከ ፊ አሕሊክ ወማሊክ፤
ኢንህማ ጃዛኡ-ሰሰለፊ አልሐምዶ ወል አዳእ»

«አላህ በገንዘብህም በቤተሰቦችህም ላይ ረድኤቱን ያውርድልህ። የብድር ምንዳ ምስጋናና የወሰዱትን መመለስ ነው።» (ነሳእይ)

92. ሸርክ ሲያሰጋግሩ የሚሉት ዲዓ

٢٠٣ - «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَشْرِكَ
بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا
أَعْلَمُ»

203. «አልሏሁምም ሊንኒ አዑዙ ቢክ እን
ኡሽሪክ ቢክ ወእን አዕለሙ! ወአስተግፊሩክ
ቢማላ አዕለሙ»

«አላህ ሆይ! እያወቅኩ በእንተ
ላይ ከማሻረክ በእንተ እጠበቃለሁ።
ሳላውቅ ለምፈፅመው የሸርክ ተግባር
ምህረትህን እጠይቅሃለሁ።»

93. «ሸላህ ረድኤቱን ይለገስህ»
ሳልዎ ሰው የሚያደርጉበት ዲዓ

٢٠٤ - «وَفِيكَ بَارَكَ اللَّهُ»

204. «ወፊክ ባረከልሏህ»

«ላንተም አላህ ረድኤቱን ይለገስህ።»

94. በገድ ያሰማመንን
ሰማመልከት የሚባል ዚክር

205 - «اللَّهُمَّ لَا ظَيْرَ إِلَّا ظَيْرُكَ، وَلَا خَيْرَ
إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»

205. «ለልላሁምመ ሳጠይረ ሊልላ
ጠይሩከ፣ ወላ ሽይረ ሊልላ ሽይሩከ፣ ወላ
ሊላሃ ገይሩከ»

«አላህ ሆይ! አንተ ከወሰንከው
ውጭ ገድ የለም። አንተ መልካም
ካልከው ውጭ መልካም የለም። ከአንተ
ውጭ ሌላ አምላክ የለም።» (አህመድ)

95. መንገዥ ላይ ሲወጡ
የሚሉት ዳዓ

206 - بِسْمِ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴿سُبْحَانَ
الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ *
وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾ «الْحَمْدُ لِلَّهِ،

الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللهُ أَكْبَرُ،
 اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ
 إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا
 يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

206. «ሲሎጻልላሂ አልሐምዱ ሊላህ፤
 ሱብሐነላዚ ሰኸረ ለና ሐዛ ወማ ኩንና ለሁ
 መቅሪን፤ ወኢንና ኢላ ረብቢና
 ለመቅሊቡን፤ አልሐምዱ ሊላህ፤
 አልሐምዱ ሊላህ፤ አልሐምዱ ሊላህ፤ ፤
 አልላሁ አክበር፤ አልላሁ አክበር፤ አልላሁ
 አክበር፤ ሱብሐነከልላሁምመ ኢንኒ ዘለምቱ
 ነፍሲ ፈገፈር ሊ፤ ፈ.ኢ.ንዝሁ ላዮገፈ.ና ገዘኑብ
 ኢልላ አንተ»

«በአላህ ስም፤ ምስጋና ለአላህ የተገባ
 ይሁን። 'ይህን (መቅባገር) ያገራልን ጌታ
 ጥራት ይገባው። እኛ ለመፈጸም
 የምንችል አልነበርንም። እኛ ወደጌታችን
 ተመላሾች ነን።' ምስጋና ለአላህ የተገባ
 ነው። ምስጋና ለአላህ የተገባ ነው።
 ምስጋና ለአላህ የተገባ ነው። አላህ

ከሁሉም የላቀ ነው። አላህ ከሁሉም የላቀ ነው። አላህ ከሁሉም የላቀ ነው። አላህ ሆይ! ጥራት ይገባህ። እኔ በነፍሴ ላይ ገፍ ፈፀሜ ያለሁ። ማረኝ። ከአንተ ውጭ ወንጀልን የሚምር የለም።» (አቡዳውድና ቲርሙዝይ)

96. ጉዞ ሲወጡ የሚያደርጉት ዳግ

٢٠٧- اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ،
 ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾ «اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَىٰ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرِنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي

أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْظَرِ،
 وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ»

207. «አልላሁ አክበር! አልላሁ አክበር!
 አልላሁ አክበር ስትብሉክህ ሰኸረ ለና ሐዛ
 ወማ ኩንና ለሁ መቅሪኒን ወኢንና ኢላ
 ረብቢና ለመንቀሊቡን! አልላሁምም ኢንና
 ነስላሉክ ፊ ሰፈሪና ሐዛ! አል ቢርረ
 ወትተቅዋ! ወሚነል ዓመሊ ማተርዳ!
 አልላሁምም ሀውዊን ዓለይና ሰፈሪና ሐዛ
 ወጥዊ ዐንና ቡዕደሁ! አልላሁምም
 አንተሰሳሂቡ ፊሰሰፈሪ! ወልኸሊፈቱ ፊል
 አህሊ! አልላሁምም ኢንኒ አውዙ ቢከ ሚን
 ወዕሳሊሰሰፈሪ! ወካበቲል መንዟሪ! ወሱሊል
 መንቀሊቢ ፊል ማሊ ወልአህሊ»

«አላህ ከሁሉም የላቀ ነው።
 አላህ ከሁሉም የላቀ ነው። አላህ ከሁሉም
 የላቀ ነው። ይህን (መጓጓዣ) ያገራልን ጌታ
 ጥራት ይገባው። እኛ ይህን ለመፈፀም
 የምንችል አልነበርንም። ወደ ጌታችን
 ተመላሾች ነን። አላህ ሆይ! በዚህ በጉ
 ዟችን መልካም ነገርንና ጥንቁቅነትን
 ትለግላን ተ አንተን የሚያረካህን ተግባር
 እንድንፈፀም ታስቻለን ዘንድ እንማፀ

ንሃለን። አላህ ሆይ! ይህን ጉዟችንን ቀላል አድርግልን። ርቀቱን አሳጥርልን። አላህ ሆይ! የጉዞ ወቅት ባልደረባችን፣ ለቤተሰቦቻችንም ወኪል (ምትክ) አንተ ነህ። አላህ ሆይ! ከጉዞ ጣጣ፣ ከአመለካካት ለውጥና በቤተሰብም ሆነ በንብረት ላይ ከሚደርስ መጥፎ ነገር በአንተ አጠባ ቃለሁ።»

ከጉዞ ሲመለሱ ይህንን ካሉ በኋላ ተከታዮቹን ያክሉበት፡-

«آيُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا

حَامِدُونَ»

«አዩኑ፣ ታላቡን፣ ዐቢዱን፣ ሊረብቢና ሆሚዱን»

«ተወብት አድርገን፣ አላህን እያመለክንና አመስጋኝም ሆነን ተመልሰናል።» (መ-ሰሊም)

97. ወደ ስንድ ሰፈር ወይም ከተማ ሲገቡ የሚያደርጉት ደፃ

«اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ - 208

وَمَا أَظْلَلْنَا، وَرَبَّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا
 أَقْلَلْنَا، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّلْنَا،
 وَرَبَّ الرِّيَّاحِ وَمَا ذَرَيْنَا. أَسْأَلُكَ خَيْرَ
 هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرِ أَهْلِهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا،
 وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ أَهْلِهَا،
 وَشَرِّ مَا فِيهَا»

208. «አልጊሁምመ ረብበሰሰማዋቲስ ሰብዒ
 ወማ አዝለልን፣ ወረብበል አረዲነሰ ሰብዒ ወማ
 አቀለልን፣ ወረብበሽሽያጢኒ ወማ አድለልን
 ወረብበርሪያሒ ወማ ዘረይን፣ አስአሉክ ኸይረ
 ሐዚሂል ቀርየህ ወኸይረ አህሰሐ ወኸይረ
 ማፊሃ፣ ወአዑዙ ቢክ ሚን ሽርሪሐ ወሽርሪ
 አህሊሃ ወሽርሪ ማፊሐ»

«የሰባቱ ሰማያትና ያጠለሉት፣
 የሰባቱ ምድሮችና የተሸከሙት፣ የሰይጣ
 ናትና ያጠመሙት፣ የንፋስና የሚነፍሱ
 በት አካባቢ አምላክ የሆንከው አላህ ሆይ!
 የዚህችን ሰፈረና የነዋሪዎቿን፣ ከውስጧ

ያለውንም መልካም ነገር አጠይቅሃለሁ።
 ከከፋቷ፣ ከነዋሪዎቿና በውስጧ ካሉ
 ነገሮች ከፋት በአንተ አጠበቃለሁ።»
 (ሐኪም)

**98. ወደ አንድ የገበያ ቦታ ሲገቡ
 የሚሉት ዳዓ**

« ۲۰۹ - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
 لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُخَبِّي وَيُمِيتُ
 وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ »

209. «ላሊላሐ ኢልላልላህ ወክደሁ
 ላሽሪከ ለሁ፣ ለሁል መልኩ ወለሁል ሐምዱ፣
 ዩክቢ ወዩሚቲ ወሐው ሐዩን ላየሙት፣
 ቢዩዲሂል ሽይፋ፣ ወሁው ዐላ ከልሊ ሸዩኢን
 ቀዲር»

«ከአላህ ውጭ ሌላ አምላክ የለም።
 አንድ ነው። አጋር የለውም። ንግሥና
 የርሱ ብቻ ነው። ምስጋናም የርሱ ብቻ

ነው።። ህይወትን ይለግላል።። ይገድላልም።።
 ህያው ነው።። አይሞትም።። መልካም ነገር
 ሁሉ በእጁ ነው።። እርሱ በሁሉም ነገር
 ላይ ቻይ ነው።።» (ቲርሙዝይና ሐኪም)

**99. መንገድ ሲደክም
 የሚያደርጉት ዳዓ**

«بِسْمِ اللَّهِ» - 210

210. «ቢሰማልሏ»
 «በአላህ ስም።።» (አቡ ዳወድ)

**100. መንገድ ሰቢተሰቦች
 ወይም ሰሚናርቦች ስገር ሰዎች
 የሚያደርገው ዳዓ**

«أَسْتَوْدِعُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا تَضِيعُ
 وَدَائِعُهُ» - 211

211. «አሰተውዱሁሁሁሁሁልሏ አላላህ
 ላተዲሁ ወዳሊሁ»
 «በአላህ አደራ ትቻችኋለሁ።። በአላህ የተተወ
 አደራ አይጠፋም።።» (አህመድናኢብንማጀህ)

101. መንገድን ያልሆነ (ሙቂም)
 ስመንገድን (ሙሳፊር)
 የሚያደረገው ዱዓ

٢١٢ - «أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ ، وَأَمَانَتَكَ ،
 وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ»

212. «አስተውዲዑልላሁ ዲነከ ወአማነተከ
 ወኸዋቲመ ዐመሊከ»

«ዲንህን፣ ታማኝነትህንና የተግባርህን
 ፍጻሜ በጥበቃው ሥር ያደርግ ዘንድ
 ለአላህ አደራ እተዋለሁ።»
 (አህመድና ቲርመዝይ)

٢١٣ - «زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى ، وَغَفَرَ
 ذُنُوبَكَ ، وَبَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ»

213. «ዘውለይከልላሁት ተቅዋ ወገፈረ
 ዘንበከ፣ ወየሰሰረ ለከል ኸይረ ሃይሱ ማከንት»
 «አላህ የጥንቁቅነትን (ተቅዋ) ስንቅ
 ይለግሰህ። ሐጢአትህን ይማርልህ። የትም

ሆነህ መልካምን ነገር ቀላል ያድርግልህ።»
(ተ:ርመ-ገደ)

**102. በጉዞ ላይ «ተስቢሐ» እና
«ተክቢር» ማድረግ**

214. ጃቢር እንዲህ ሲሉ አስተላ
ልፈዋል፡- ከፍታ ቦታ ስንወጣ «አላሁ
አክበር»፣ ወደ ዝቅተኛ ቦታ ስንወረድ
ደግሞ «ሰብሐኅላህ » እንል ነበር።
(ቡ-ኻሪ)

**103. አንድ ሰው ጧት ሰጉዞ
ሲወጣ የሚሰው ዳዓ**

٢١٥- «سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ، وَحُسْنِ
بَلَائِهِ عَلَيْنَا. رَبَّنَا صَاحِبِنَا، وَأَفْضَلُ
عَلَيْنَا عَائِدًا بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ»

215. «ሰምጋሪ ሃምጋሪን ቢሐምዲላሂ
ወሐስኒ በላኢሂ ዐለይና፣ ረብበና ሲሂብና
ወአፍዲል ዐለይና፣ ዓኢዘን ቢልላሂ ሚነንናር»

«የአላህን ምስጋና ቦኛ ላይ መልሶም ውለታ መዋሉንም ሰሚ ሰማ :: ጌታዬ ሆይ! ባልደረባ ሁነን፡ ትፋፋትህን ለግሰን ከእሳት ቅጣት በአላህ እንጠበቃለን::» (መ-ሰሊም)

104. በጉዞ መካከል ሰእረፍት ቆይታ በሚያደርጉበት ቦታ የሚሉት ዳዳ

«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ

شَرِّ مَا خَلَقَ»

«አዑዙ ቢከሊማቲላሂት ታማቲ ሚን ሸርሪ ማኸለቅ»

216. «ምሉዕ በሆኑት የአላህ ቃላት ከፍጡራኑ ክፋት እጠበቃለሁ::» (መ-ሰሊም)

105. ከጉዞ ሲመሰሱ የሚሉት ዚክር

217. (መልዕክተኛው) በዋና ዋና ቦታዎች ላይ ሲደርሱ ሦስት ጊዜ «አላሁ አክበር» ይሉ ነበር:: ከዚያም እንዲህ ይላሉ:-

« لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ » - 217

لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ،
 وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيُونَ،
 تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ،
 صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ
 الْأَحْزَابَ وَخَدَّهُ»

«ላሊላህ ኢልላላህ ቀሀይህ ላ ሸሪክ ለህ፣
 ለሁል ሙልኩ፣ ወለሁል ሐምዱ፣ ወሁወ ዐላ
 ኩልሊ ሸይኢን ቀዲር፣ ላዪቡን፣ ታኢቡን፣
 ሊረብቢና፣ ሃሚዱን፣ ሲደቀላሁ ቀዕደህ፣ ወነሠረ
 ዐብደህ፣ ወሐዘመል ለህዘበ ቀሀይህ»

«ከላላህ ውጭ ሌላ ለምላክ
 የለም። ለጋር የለውም። ንግሥና የርሱ
 ብቻ ነው። ምስጋናም የርሱ ብቻ ነው።
 ለርሱ በሁሉም ነገር ላይ ቻይ ነው።
 ተውበት ያደረግን፣ ጌታችንን ለምላኪዎ
 ችና ለመስጋኞች ሆነን ተመልሰናል።
 ላላህ ቃሉን ፈፀሟል። ባሪያውን
 ረድቷል። ብቻውን (የጠላትን) ኃይል ድል
 ነስቷል።» (ቡኻሪ)

**106. የሚያስደስተው ወይም
የሚጠላው ነገር የገጠመው ሰው
የሚሰው ዱዓ**

218. ነቢዩ (ሶ.ዐ.ወ) አንድ የሚያስደስታቸው ነገር ሲገጥማቸው፡-

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَمُّ

الصَّالِحَاتُ»

«አልሐምዱ ሊላላሊኒ ንቦመተሂ ተተመብሲላላት»

«ለአላህ ምስጋና ይገባው። በፀጋው መልካም ነገሮች ምሉዕ ይሆናሉ።» ይሉ ነበር።

አንዳች የሚጠሉት ነገር በሚገጥማቸው ወቅት ደግሞ፡-

«الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ»

«አልሐምዱ ሊላላ 91 ከልሊ ሐል»

«በማናቸውም ሁኔታ ለአላህ ምስጋና ተገቢው ነው።» ይላሉ። (ኢብን ሰንይ)

107. በነቢዩ (ሱ.ዐ.ወ) ላይ ሶለዋት
 የማውረድ ትረፋት

219. ነቢዩ (ሱ.ዐ.ወ) :-

۲۱۹ - قَالَ ﷺ «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا»

«መን ሰላ ዓለዎ ሰላተኝ ሶለልላሁ ዐለይሂ ቢሃ ዐሽራ»

«በኔ ላይ አንድ ጊዜ ሶለዋት ያወረደ ላላህ በርሱ ላይ አስር ጊዜ ሶለዋት ያወርድለታል» ብለዋል። (መ-ሰሊሦም)

220. ነብዩ (ሱ.ዐ.ወ) እንዲህ ብለዋል:-

«መቃብራን የባዕል ማዕከል አታድር ጉት። በኔ ላይም ሶለዋት አውርዱ። የትም ሆናችሁ ሶለዋት ብታወርዱ ይደርሰኛል።» (አቡ ዳወድና አህመድ)

221. እንዲህ ሲሉም ተናግረዋል:-

«ሰሰታም ማለት ከርሱ ዘንድ እኔ እየተወሳሁ በኔ ላይ ሶለዋት ያላወረደ ነው።» (ቲርመ-ገደ)

222..«ለአላህ ተጓዥ መላኪኮች አሉት። ምድር ላይ ከአ-መቴ የሚላኩኝን

ሰላምታ ለኔ ያደርሳሉ።» (ነላእይና ሐኪም)

223. «አንድ ሰው ሰላምታ ሲልክልኝ አላህ ነፍስ ይዘራብኝና ምላሽ አስጠዋለሁ።»
• (አቡዳውድ)

108. ሰላምታን ማብዛት

224. የአላህ መልዕክተኛ (ሶ.ዐ.ወ) እንዲህ ብለዋል፡-

«እስክታምኑ ድረስ ጀንነት አትገቡም። እስክትፋቀሩ ድረስም አታምኑም። ስትፈፀሙት ፍቅር የሚያደረጅላችሁን ነገር ላመላክታችሁን? በመካከላችሁ ሰላምታን አብዙ።» (ሙስሊም)

225. «ተከታዮቹ ሦስት ባህሪያት ያሉት ሰው ኢማን አለው፤ ፍትሃዊነት፣ ለማንኛውም ሰው ሰላምታ ማቅረብና እጅ እያጠረው መመፅዎት።» (ቡኻሪ)

226. አብዱላህ ኢብን ዑመር (ረ.ወ) እንዳስተላለፉት አንድ ሰው መልዕክተኛውን፡- «ኢሰላም ውስጥ ከመልካም ሥራ ክንውኖች በላጩ የትኛው ነው?» በማለት ጠየቃቸው። «ትመግባለህ፤ ለምታውቀውም ሆነ ለማታውቀው»

ሰላምታን ታቀርባለህ?» አሉት። (ቡኻሪ)

**109. ካፈር ሰላምታ በሚያቀርብበት
ወቅት የሚሰጡት ምላሽ**

227. «የመፅሐፉ ባለቤቶች (አሁን ሌሎች ኪታብ) ሰላምታ ሲያቀርቡላችሁ «ወወለደኩም» (በናንተም ላይ) የሚል ምላሽ ስጧቸው።» (ቡኻሪ)

110. ስውራ ዶር ሲጮህና ስህያ ሲያናፋ የሚደረጉ ደግሞች

228. «የአውራ ዶር ጮሆት ስትሰሙ አላህን ከትሩፋቱ ጠይቁት። መላእካ ስላዩች ነው (የጮሁችው)። አሁን ሲያናፋ በምታደምጡበት ወቅት ደግሞ አላህን ከሸይጧን ይጠብቃችሁ ዘንድ ተማፀኑት። እነዚያው ሸይጧን በመመልከቱ ነው (የጮሁው)» (ቡኻሪና መስሊም)

**111. ውሾች በሊሊት በሚጮሁበት
ወቅት የሚደረገው ደግ**

229. «በሌሊት የውሻ ጩሆት ወይም አህያ ሲያናፋ ከሰማችሁ ከነርሱ የአላህን ጥበቃ ተማፀኑ። እናንተ የማታዩትን እነርሱ ያያሉና።» (አቡዳውድ)

112. ለሰደቡት ሰው የሚያደርጉት ዳዓ

۲۳۰ - قال ﷺ: «اللَّهُمَّ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَيْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

«አልሊሁም» መ ፈ.አይማ መ.አማ.ኒን ለበብተሁ ፈ.ድዐል ዛሊክ ለሁ ቁርባተን አ.ለይክ የሁመል ቁ.ያማህ»

230. «አላህ ሆይ! ለማንኛውም ለሰደብኩት መ.አማ.ን ሰድቤን የቁያማ ዕለት ወደአንተ መቃረቢያ አድርግላት።» (ቡካሪና መ.ሰሊም)

113. ሙስሊም ሙስሊምን በሚያወድስበት ወቅት ማለት ያለበት

231. የአላህ መልዕክተኛ (ሶ.ዐ.ወ)

እንዲህ ብለዋል፡-

«ከናንተ አንዳችሁ ባልደረባውን ማሞገስ ካለበት፣ እንዲህ እንዲህ ነው ብዬ አስባለሁ፡፡ እውነተኛ ማንነቱን የሚያውቀው አላህ ነው፡፡ ስለማንም መልካምነት ከአላህ ዘንድ ምስክርነት አልሰጥም፡፡ እንዲህ እንዲህ ነው ብዬ ግን አስባለሁ» ይበል፡፡ (ሙስሊም)

114. ስንድ ሙስሊም ሲወደስ ማለት ያለበት

«اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ،
وَاعْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ [وَاجْعَلْنِي خَيْرًا
مِمَّا يَظُنُّونَ]»

232. «አላህ ሆይ! እነሱ በሚሉት አትያዘኝ! የማያውቁትን (ሐጢአትን) ማርልኝ፡፡ እነርሱ ከሚገምቱኝ በላይ አድርገኝ፡፡» (ቡኻሪ)

115. ከሐጅ ወይም ዑምረህ
 ሥርዓት ውስጥ ያለ ሰው
 የሚያሰማው ዚክር (+ሐቢያ)

۲۳۳- «لَيْتَكَ اللَّهُمَّ لَيْتَكَ، لَا شَرِيكَ
 لَكَ لَيْتَكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنُّعْمَةَ، لَكَ
 وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ»

«ለብብይክ አልላሁምመ
 ለብብይክ፣ ላሽሪክ ለክ ለብብይክ፣ ኢንናል
 ሐምደ፣ ወንኒዕመተ፣ ለክ ወልሙልክ፣
 ላሽሪክላክ»

233. «አቤቱ አላህ ሆይ! አቤቱ
 ጥሪህን ተቀብዩ እዚህ ተገኝቻለሁ። አላህ
 ሆይ! አቤቱ ጥሪህን ተቀብዩ እዚህ
 ተገኝቻለሁ። አቤቱ አጋር የለህም።
 ምስጋና፣ ግርማዊነትም፣ ገግሥናም
 ለአንተ የተገባ ነው። አጋር የለህም።»
 (ቡ-ኻሪና ሙ-ሰሊም)

116. «ረክነሰ አሰወደ»
 ላይ ሲደርሱ የሚሉት ዚክር

234. ነቢዩ (ሶ.ዐ.ወ) የአላህን ቤት ጉብኙ። ግመል ላይ ሆነው። «ሩክነል አሰወድ» ላይ ሲደርሱ ወደርሱ በአንዳች ነገር በማመላከት «አላሁ አከበር» አሉ። (ቡኻሪ)

117. በ«ሩክነል የማኒ»ና በ«ሐጀርስ አሰወድ» መካከል የሚደረግ ዳዓ

« ۲۳۵ - رَيْنَاءَ إِنْسَاءِ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي

الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ »

«ረብበና አቲና ፊደዳንያ ሐሰነተን ወፊል አኸረቲ ሐሰነተን ወቂና ዐሳበንናር»

235. «ጌታችን ሆይ! በዚህች ዓለም መልካምን፣ በቀጣዩ ዓለምም መልካም ነገር ለግሠን። ከእሳት ቅጣ ትም ጠብቀን።» (አቡዳውድና አህመድ)

118. ሶፋና መርዋህ ላይ ሲቀሙ የሚደረጉት ዳዓ

236. ነብዩ (ሶ.ዐ.ወ) ወደ ሶፋ ሲቀርቡ ፡-

﴿ إِنَّا الصَّافَاءُ وَالْمَرْوَةَ مِنْ سَعَابِرِ اللَّهِ ﴾

«ኢንሰሳፋ ወልመርወተ ሚን ሸዐኢሪላህ»

«ሰፋና መርዋህ የአላህ አምልኮ መፈጸሚያዎች ናቸው፤ አላህ በጀመረበት እጅምራለሁ፡፡» ይሉ ነበር፡፡

እናም በሰፋህ ይጀምራሉ፡፡ የአላህ ቤት እስኪታያቸው ድረስ ሰፋ ላይ ይዘልቃሉ፡፡ ከዚያም ወደ ቁጥላ አቅጣጫ በመዞር የአላህን አንድነት ይመሰክራሉ፡፡ ልዕልናውን ይናዘዛሉ፡፡ እንዲህ ይላሉም፡-

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعَدَّهُ،

وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ،

«ላኢላህ ኢላልላህ ዋህዲሁ ላሽሪከላህ፣ ለሁል

መልኩ ወለሁል ሐምዱ ወሁው ዐላ ከልሊ
 ሸይሊን ቀዲር፣ ላሊላሃ ኢልላላህ ሞሪህ፣
 አንጀዘ ሞዕሪህ፣ ወነሰረ ዐብዳህ፣ ወሐዘመል
 አህዛበ ሞሪህ»

«ከአላህ ውጭ ሌላ አምላክ የለም።
 አንድ ነው። አጋር የለውም። ንግስና
 ለርሱ የተገባ ነው። ምስጋናም ለርሱ
 የተገባ ነው። እርሱ በሁሉም ነገር ላይ
 ቻይ ነው። ከአላህ ውጭ ሌላ አምላክ
 የለም። አንድ ነው። ቃልኪዳኑን ሞልቷ
 ል። ባሪያውን ረድቷል። (የጠላትን)
 ኃይል ብቻውን አንኮታኩቷል።»

ከዚያም ዱዓ ያደርጋሉ። ይህንን ሦስ
 ት ጊዜ ይደጋግማሉ። ሰፋ ላይ የፈፀሙ
 ትን መርዋም ላይ ይደገሙታል።

119. በዐረፋ ቀን የሚደረግ ዱዓ

237. «ከዱዓዎች ሁሉ በላጩ የዐረፋህ
 ዕለት የሚደረግ ዱዓ ነው። እኔና ከኔ
 በፊት የነበሩ ነብያት ከተናገሯቸው ሁሉ
 በላጩ ፡-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ
 الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

«ለኢላሃ ኢልላህ ሞረሁ ላሸሪክ ለሁ ፣
ለሁል መልኩ ወለሁል ሐምዱ ወሁወ ዐላ
ኩሊ ሸይኢን ቀዲር»

«ከአላህ ውጭ ሌላ አምላክ የለም። አንድ
ነው። አጋር የለውም። ንግሥና የርሱ
ብቻ ነው። ምስጋናም ተገቢነቱ የርሱ
ነው።» (ቲርሙዝይ)

**120. የ«መሸዐረል ሐራም»
ዕለት የሚባል ዚክር**

238. «ነቢዩ (ሶ.ዐ.ወ) ግመል ላይ
ሆነው መሸዐረል ሐራም ደረሱ። ወደ
ቂብላ በመዞርም ዱዓ አደረጉ። «አላሁ
አክበር»፣ «ለኢላሃ ኢልላህ» አሉ። የአላህን
አንድነት መሰክሩ። እስኪነጋ ድረስ
እዚያው ቆመው ቆዩ። ፀሐይ ከመውጣቷ
በፊትም ተንቀሳቀሱ።

**121. በፕንጫ ውርወራ
ሥርዓት ወቅት «ተክቢራ» ማድረግ**

239. «አያንዳንዱን ጭንጫ በሚጠረ
ውሩበት ወቅት «አላሁ አክበር» ይበሉ።

በሦስቱም የውርወራ ሥርዓቶች። ከዚያም ወደፊት ይንቀሳቀሱ። ቆም በማለትም ፊትዎን ወደ ቂብላ አዙረው ዱዓ ያድርጉ። እጅዎን ወደ ላይ በማንሳት በመጀመሪያውና በሁለተኛው የውርወራ ሥርዓት። የመጨረሻውን የውርወራ ሥርዓት ሲፈፀሙ እያንደንዱን ጭንጫ ሲወረወሩ «አላህ አክበር» ይበሉ። ግና እንዳጠናቀቁ መቆም የለብዎትም። ወዲያውኑ ዞወር ይበሉ።» (ቡኻሪና ሙስሊም)

122. አንድ የሚያስደንቅ ወይም የሚያስደስት ነገር ሲገጥምዎ

«أَنْتُمْ لِي» «سُبْحَانَ اللَّهِ!» - 240

240. «ለአላህ ጥራት ይገባው!።»
(ቡኻሪና ሙስሊም)

«أَلَا أَعْظُمُ اللَّهَ» - 241

241. «አላህ ከሁሉም የላቀ ነው»
(ቡኻሪ)

123. አስደላች ዜና የሰማ ሰው የሚፈጸመው

242. «ነቢዩ (ሶ.ዐ.ወ) አስደላች ዜና በሚደርሳቸው ወቅት አላህን ለማመስገን ሱጅድ ያደረጉ ነበር።» (አህለሱነን- ከነላእይ ውጭ)

124. ከአካሉ ላይ ህመም የተሰማው ሰው የሚሰው

243. «እጅዎን ህመሙ ከሚሰማዎ የአካል ክፍል ላይ በማስቀመጥ ሦስት ጊዜ :-

بِسْمِ اللَّهِ،
«ቢሰሚልላህ» ይበሉ። ሰባት ጊዜ ደግሞ :-

أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ
وَأُحَازِرُ

«አዑዙ ቢልላሃ ወቁድረተሂ
ሚንሸርሪ ማእጃዱ ወአሀዚሩ»

«ካገኘኝና ወደፊት እንዳያገኘኝ ከምፈራው መጥፎ ነገር በአላህና በችሎታው እጠበቃለሁ» ይበሉ። (ሙስሊም)

125. በዓይኑ ጉዳት እንዳያደርስ የሰጋ ሰው የሚያሰማው ዱዓ

245. «ከናንተ እንዳችሁ ከወንድሙ፣ ከራሱ ወይም ከገንዘቡ የሚያስደንቀው ነገር ሲገጥመው አላህ ረድኤቱን ያሰፍንለት ዘንድ ዱዓ ያድርግ። ዓይኑ ጥላ (የሰው-ዓይን) እውነት ነው።»
(አህመድ፣ ኢብን ማጀህና ማሊክ)

126. በድንጋጤ ወቅት የሚባል ዚክር

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» - 240

«ላኢላላ ኢልላሊህ»

245. «ከአላህ ውጭሌላ አምላክ የለም!።» (ቡኻሪና ሙስሊም)

127. አንሰሳተን በሚያርዱበት
ወቅት ማለት ያሉብዎ

246 - «بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ [اللَّهُمَّ مِنْكَ
وَلَكَ] اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي»

«በሰሚላሂ ወላሁ አክበር!
አልላሁም ሚንክ ወለክ! አላሁመ ተቀበል
ሚንኔ»

246. «በአላህ ስም:: አላህ
ከሁሉም የላቀ ነው:: አላህ ሆይ! ካንተ
(የተሰጠንን) ላንተው (ሰውተናል):: አላህ
ሆይ! ተቀበለኝ::» (ሙስሊምና በይሐቅይ)

128. የሸይጧንን ተንኮል
ሰመመከት የሚደረገው ዳዓ

247 - «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ
الَّتِي لَا يُجَاوِزُهَا بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ
مَا خَلَقَ، وَبِرَّاءٍ وَذَرَأٍ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ

مِّنَ السَّمَاءِ ، وَمِن شَرِّ مَا يَخْرُجُ فِيهَا ،
 وَمِن شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ ، وَمِن شَرِّ
 مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، وَمِن شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ
 وَالنَّهَارِ ، وَمِن شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقًا
 يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ

«አዑዙ ቢከሊማቲልላሂ ታማቲ ለቲ
 ላ ዩጃዊዙሁንን በሩን ወላ ፋጂሩን ሚንሸርሪ
 ማኸለቅ፣ ወበረሐ ወዘረሐ፣ ወሚንሸርሪ
 ማየንዚሉ ሚነሰሰማሊ፣ ወሚንሸርሪ ማየዕሩጁ
 ፊሐ፣ መሚንሸርሪ መዘረሐ ፊል ለርድ፣
 ወሚንሸርሪ ማየኸሩጁ ሚንሐ፣ ወሚንሸርሪ
 ፊተኒ ለይሊ ወንነሐር፣ ወሚንሸርሪ ኩሊ
 ጧሪቂን ሊላ ጧሪቀን የጥሩቆ ቡኸይሪን
 ያረሀማን»

247. «ጽድቅም ይሁን ለመፀኛ በማያ
 ልፋቸው ምሉዕ የሆነ የእላህ ቃላት ከፍ
 ጡራኑ፣ ተንኮል፣ ከሰማይ ከሚወርድ፣
 ወደሰማይ ከሚወጣ፣ መሬት ላይ ከበቀ
 ለ፣ ከርሷ ከሚወጣ ተንኮል፣ ከሌሊትና
 ከቀን ተንኮል፣ ከሚከሰት ነገር ሁሉ +
 በመልካም ካልሆነ በቀር + ለጠበቃለሁ።

እዛኝ የሆንኩው (አምላክ) ሆይ! ይህንን
እማፀናለሁ::» (አህመድ)

129. ስላህን ምህረት መማፀን
(ኢስቲግፋር) እና በፀፀት ወደርሱ
መመስሰ (ተውባህ)

248. የአላህ መልዕክተኛ (ሶ.ዐ.ወ)
እንዲህ ሲሉ ተናገረዋል:-

«በአላህ ይሁንብኝ! እኔ በየቀኑ
ከሰባ ጊዜ በላይ አላህን ምህረት
እማፀናለሁ:: ወደርሱም ተውባ አደር
ጋለሁ::» (ቡኻሪ)

249. ነቢዩ (ሶ.ዐ.ወ) እንዲህ
ብለዋል:-

«እናንተ ሰዎች ሆይ! ወደ አላህ
በፀፀት ተመለሱ:: እኔ በየቀኑ ከመቶ ጊዜ
ያላነሰ ተውብኩ አደር ጋለሁ::» (ሙስሊም)

250. መልዕክተኛው (ሶ.ዐ.ወ)
ተከታዩን ተናገረዋል:-

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ،

«አስተግኛ፡- ሩህ አልወዘም አለዚ ላሊህ ሊላ ሐውል ሐዩል ቀዩም ወአቲቡ ሊለይህ»

«ከርሱ ውጭ ሌላ አምላክ የሌለ ሀያውና ራሱን ቻይ የሆነውን አላህን ምህረት አለምነዋለሁ፤ ወደር ሱም ተውበት አደርጋለሁ» ያለተ ወንጀሉን ይምርለታል - ከውጊያ መሐል የመሸሸት (ጥፋት) ቢፈፅም እንኳ። (አቡ ዳውድና ቲርሙዝይ)

251. ነቢዩ (ሶ.ዐ.ወ) እንዲህ ብለዋል፡-

«አላህ ለባሪያው ይበልጥ ቅርብ የሚሆነው ከመጨረሻው የሌሊቱ ክፍል ላይ ነው። በዚያ ወቅት አላህን ከሚያወ ሱት ለመሆን ከቻልክ ሁን።»

(ቲርሙዝይ፣ ነሳአይና አህመድ)

252. የአላህ መልዕክተኛ (ሶ.ዐ.ወ) እንዲህ ብለዋል፡-

«ሰውየው ለአላህ ይበልጥ ቅርብ የሚሆነው ሱጁድ ላይ ነው። (ሱጁድ ላይ) ዱዓ አብዙ።» (ሙስሊም)

253. ነቢዩ (ሶ.ዐ.ወ) እንዲህ ስሉ ተናግረዋል፡-

«በቀን መቶ ጊዜ አላህን ምህረት
የመለመን ፍላጎት ልቦናዬ ውስጥ
ያድራል::» (መ.ስሊ.ም)

130. የ«ተስቢሕ» ፣
«ተሐሚድ» ፣ «ተህሊል» እና
«ተክቢር» ትረፋቶች

254. የአላህ መልዕክተኛ (ሶ.ዐ.ወ)
እንዲህ ብለዋል:-

«በቀን መቶ ጊዜ «ሱብሐነላህ
ወቢሐምዲሂ» (ለአላህ ምስጋናና ጥራት
ይገባው::) ያለ ሐጢአቱ የባህር አረፋ
ያክል እንኳ ቢሆን ይታበስለታል::»
(ቡኻሪና መ.ስሊ.ም)

255. ነቢ.የ.(ሶ.ዐ.ወ) እንዲህ
ብለዋል:-

- 200

لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ،
وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

«አላላህ ሊልላላ ሞሪሁ ላሽሪከላህ፣ ለሁል ሙልኩ፣ ወለሁል ሐምዱ ወሁወ ዐላ ኩልሊ ሸይኢን ቀዲር»

«ከአላህ ውጭ ሌላ አምላክ የለም። እንደ ነው። አጋር የለውም። ንግሥና የርሱ ብቻ ነው። ምስጋናዎ ተገቢነቱ ለርሱ ነው። እርሱ በሁሉም ነገር ላይ ቻይ ነው» የሚለውን አሥር ጊዜ ያለ ከኢስማኤል ልጆች አርብ ያህሉን ነፃ እንዳወጣ ይቆጠርለታል። (ቡኻሪና ሙስሊም)

256. ፡አላህ ሙልሳክተኛ (ሉዐ.ወ) እንዲህ ብለዋል፡-

«ሁለት ንግግሮች አሉ። ምላስ ላይ ቀላሎች፣ ሚዛን ላይ ደግሞ ከባዶች ናቸው። ከአላህ ዘንድም ተወዳጅነት አላቸው። (እነሱም)፡-

سُبْحَانَ اللَّهِ

وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

«ሱብሃንላህ ወቢሐምዲሂ ሱብሐንላህ ለዐዚም»
«ለአላህ ጥራትና ምስጋና ይገባው። ለታላቁ አላህ ጥራት ይገባው» የሚሉት ናቸው።» (ቡኻሪና ሙስሊም)

257. የአላህ መልዕክተኛ (ሶ.ዐ.ወ)
አንዲህ ብለዋል:-

سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ،

«ሱብኃነላህ፣ ወልሐምዱ ሊላህ፣ ወላኢላህ
ኢልላላህ ወላሁ አክበር»

«ሰአላህ ጥራት ይገባው።።
ምስጋናም ሰአላህ ተገቢው ነው።። ከአላህ
ውጭ ሌላ አምላክ የለም።። አላህ ከሁሉም
የላቀ ነው» በማለት (አላህን ማወደስ)
ፀሐይ ከምትወጣበት (ቦታና ሃብት) ሁሉ
ይበልጥ ከኔ ዘንድ ተወዳጅ ነው።።
(ሙስሊም)

258. መልዕክተኛው (ሶ.ዐ.ወ) :-
«ከናንተ አንዳችሁ በየቀኑ አንድ ሺህ
የመልካም ሥራ ምንዳ (ሐሰና) ማግኘት
ይላነዋል?» በማለት ጠየቁ። ከታዳሚ
ዎች አንዱ :- «አንዴት በየቀኑ አንድ ሺህ
ምንዳዎቸን ማግኘት ይቻላል?» በማለት
ጠየቀ። «መቶ ተሰቢሕ» ያደርግ። አንድ
ሺህ ምንዳ ይጻፍለታል። ወይንም አንድ
ሺህ ሐጢአቶች ይታበሱለታል።» አሉ።

«سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ»

«ሱብኃንላሂ አልዐዘም ወቢሃምዲሂ»

259. «ታላቅ ለሆነው አላህ ጥራትና ምስጋና ይገባው፣ ያለ ጀንነት ውስጥ አንድ የተምር ዛፍ ይተክልለታል።»

(ተርሙዝይና ሐኪም)

260. መልዕክተኛው (ሶ.ዐ.ወ) :-

«ዓብደላህ ኢብን ቀይስ ሆይ! ከጀንነት ድልዎች አንዱን ልጠቁምህን?» አሉ።
«የአላህ መልዕክተኛ ሆይ! አም (ይጠቁሙኝ) አላቸው።»

«لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»

«ላሐውላ ወላ ቁውወተ ኢልላ ቢላህ»

«ብልሐትም ኃይልም በአላህ ቢሆን እንጅ የለም» በል አሉ። (ቡኻሪና ሙስሊም)

261. ነቢዩ (ሶ.ዐ.ወ) እንዲህ ብለዋል፡-

«ከአላህ ዘንድ ተወዳጅ የሆኑ ንግግሮች እራት ናቸው፤ ሱብኃንላህ፣ ወልሐምዱ ሊላህ፣ ወላ ኢላሃ ኢላላህ፣ ወላሁ ለክበር። በየትኛውም ብትጀምር ልዩነት የለውም።» (ሙስሊም)

262. አንድ በደዊን ከመልዕክተኛው (ሱ.ዐ.ወ) ዘንድ በመምጣት :- «ዘወትር የምላቸውን ቃላት ያስትምሩኝ» አላቸው።

« لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
 اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا،
 سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا حَوْلَ
 وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ »

«ላሊላ ሊልላህ ቀሀረህ ላሸራነ ለህ አልጋህ አክበር ከቢራ፣ ወልሃምዱሊላሂ ከሂራ፣ ሱብሃላሂ ረብቢል ዐለሚን፣ ላሃውላ ጠላ ቁወተ ሊልላ ቢልላሂል ፃዚዚል ሐሲም»

«ከአላህ ውጭ ሌላ አምላክ የለም። አንድ ነው። አጋር የለውም። አላህ ከሁሉም የላቀ ነው። ለአላህ ምስጋና በብዙው ይገባዋል። የዓለማት ጌታ ሆይ! ጥራት ይገባህ። ብልሐትም ኃይልም የለም፣ ሐያልና ጥበበኛ በሆነው አላህ ቢሆን እንጅ፣ በል» አሉት።

«እነኚህ ለአምላኬ ናቸው።
ለኔሰ?» ሲል ጠየቃቸው።

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي،

وَارْزُقْنِي»

«አልላሁምመ ኢግደርሊ ወርሐምኒ
ወሀዲኒ ወርዙቅኒ»

አላህ ሆይ! ምህረትህን ለግለኝ።
እዘንልኝ። ምራኝ። ሲላይን ለግለኝ +
በል» አሉት። (ሙስሊም)

263. እንደ ሰው ኢስላምን
በሚቀበልበት ወቅት ነብዩ (ሲ.ዐ.ወ)
ሰላትን ያስትምሩታል። በተከታዮቹ
አባባሎች አላህን እንዲማጸንም ይነግ
ሩታል።

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي

وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي»

«አልላሁምመ ኢግደርሊ ወርሐምኒ ወሀዲኒ
ወዐፊኒ ወርዙቅኒ»

«አላህ ሆይ! ምህረትህን ለግለኝ።

እዘንልኝ። ቀጥተኛውን መንገድ ምራኝ።
 ጤናማ አድርገኝ። ሲሳይንም ለግሉ ኝ።»
 (መ-ሰሊም)

264. «ከዱዓዎች ሁሉ በላጩ
 «አልሐምዱ ሊላህ» ሲሆን፣ ከዚክሮች
 ሁሉ በላጩ ደግሞ፡- «ላኢላሃ ኢለላህ»
 ነው። (ቲርመ-ዝይ፣ ኢብን ማጃህና ሐኪም)

265. (ተከታዮቹ ዚክሮች) የመጭው
 ዓለም ድልዎች (ናቸው)፤

«سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»

«اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»

«ሱ-ብሐነላህ፣ ወልሐምዱ ሊላህ፣
 ወላኢላህ ኢለላህ፣ ወላሁ አክበር፣
 ወላሀውሉ ወላቁወተ ኢላ ቢላህ»
 (አህመድ)

131. የነቢዩ (ሱ.ዐ.ወ) የተሰቢሕ
 አደራረገ ስልት

266. አብደላህ ኢብን ዑመር
 አንዱህ ሲሉ አስተላልፈዋል፡-

«ነቢዩ (ሶ.ዐ.ወ) ተስቢሕን በቀኝ
 (እጃቸው) ሲቆጥሩ አይቻለሁ።»
 (አቡዳውድና ቲርሙዝይ)

132. አጠቃላይ የሆነ ሥርዓት

267. «ምሽት (መግሪብ ወቅት) ላይ ልጆቻችሁን ወደቤት ውስጥ አስገቡ። ወደ ውጭ እንዳይወጡ ከልክሏቸው። ሽይጧን በዚያ ወቅት ይሰራጫልና። ይህ ወቅት ካለፈ በኋላ ግን ቢንቀሳቀሱ ችግር የለውም። በራፎቻችሁንም ዝጉ። የአላህን ስም አውሱ። ሽይጧን የተዘጋጋ በር አይከፍትም። የውሃ ቀርበታችሁን ክደኑ። የአላህን ስም አውሱ። እቃዎቻችሁን ክደኑ። የአላህንም ስም አውሱ። የምትከድኑበት ባታገኙ እንኳ እንዳች ነገር ከላይ ላይ አስቀምጡ። የተቀጣጠሉ ኩራዞቻችሁን አጥፉ።» (ቡኻሪና ሙስሊም)

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيَّ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

አላህ በነብዩ ሙሐመድ፣
በቤተሰቦቻቸውና በባልደረቦቻቸው ላይ
ረድኤቱን ያስፍን። ረድኤቱን ይለግስ።

ተፈፀመ

٣ سعيد بن علي بن وهف القحطاني ، ١٤٢٠ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

القحطاني ، سعيد بن علي بن وهف

حصن المسلم - الرياض

٢٣٢ ص ، ٨,٥ × ١٢ سم

ردمك : ٠-٢٩٤-٣٦-٩٩٦٠

(باللغة الأمهرية)

١ - الأدعية والأوراد ٢ - القرآن - أدعية أ - العنوان

٢٠/٢١٤٧

ديوي ٢١٢,٩٣

رقم الإيداع : ٢٠/٢١٤٧

ردمك : ٠-٢٩٤-٣٦-٩٩٦٠

الطبعة الأولى : ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

حقوق الطبع محفوظة

إلا لمن أراد طبعه وتوزيعه مجاناً، بدون حذف أو إضافة
أو تغيير، فله ذلك وجزاه الله خيراً . . .

مطابع الحميض بن 4581000 ف 4592217 الرياض

حُضْرُ الْمُسْلِمِ

مِنْ أَذْكَارِ الْكُتُبِ وَالسُّنَّةِ

الْفَقِيهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

سَعِيدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ وَهْفٍ الْقَحْطَانِيِّ

مراجعة : عبد الله خضر بن أحمد

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

(د. عليا - الرياض)